

ሺህ ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ ሠላሳ ።
 ፴፮፤ ከሀናቱ ፡ ከአያሱ ፡ ወገን ፡ የጻፉ ልጆች ፡
 ፴፯፤ ዘጠኝ ፡ መቶ ፡ ሰባ ፡ ሦስት ፡ የኢሚር ፡ ልጆች ፡
 ፴፭፤ ሺህ ፡ አምሳ ፡ ሁለት ፡ የፋስከር ፡ ልጆች ፡ ሺህ ፡
 ፴፱፤ ሁለት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ሰባት ፡ የካሪም ፡ ልጆች ፡
 ሺህ ፡ አሥራ ፡ ሰባት ።
 ፵፤ ሌዋውያን ፡ ከሆዳይ ወገን ፡ የአያሱና ፡
 የተደምኤል ፡ ልጆች ፡ ሰባ ፡ አሬት ።
 ፵፩፤ መዘምራት ፡ የአሳፍ ፡ ልጆች ፡ መቶ ፡ ሀያ ፡
 ስምንት ።
 ፵፪፤ የበረኞች ፡ ልጆች ፡ የሰሎም ፡ ልጆች ፡ የአ
 ጤር ፡ ልጆች ፡ የጤልሞን ፡ ልጆች ፡ የዓቁብ ፡
 ልጆች ፡ የሐጢጣ ፡ ልጆች ፡ የሰባይ ፡ ልጆች ፡
 ሁሉ ፡ መቶ ፡ ሠላሳ ፡ ዘጠኝ ።
 ፵፫፤ ናታኒም ፡ የሲሐ ፡ ልጆች ፡ የሐሠፋ ፡ ልጆች ፡
 የጠብዖት ፡ ልጆች ፡ የኬራስ ፡ ልጆች ፡ የሲን
 ፵፬፤ ልጆች ፡ የፋዶን ፡ ልጆች ፡ የሰባና ፡ ልጆች ፡
 የአጋባ ፡ ልጆች ፡ የዓቁብ ፡ ልጆች ፡ የአጋብ ፡
 ልጆች ፡ የሰምላይ ፡ ልጆች ፡ የሐናን ፡ ልጆች ፡
 የጌዴል ፡ ልጆች ፡ የጋርካ ፡ ልጆች ፡ የራያ ፡
 ፵፭፤ ልጆች ፡ የረአሰን ፡ ልጆች ፡ የጌቆዳ ፡ ልጆች ፡
 የጋሌም ፡ ልጆች ፡ የዋሳ ፡ ልጆች ፡ የፋሌሐ ፡
 ልጆች ፡ የቤሳይ ፡ ልጆች ፡ የአሰና ፡ ልጆች ፡
 የምውናውያን ፡ ልጆች ፡ የንፋሰሲም ፡ ልጆች ፡
 የበቅቀት ፡ ልጆች ፡ የሐቀፋ ፡ ልጆች ፡ የሐር
 ፶፩፤ ልጆች ፡ የበሰሎት ፡ ልጆች ፡ የምሒዳ ፡
 ልጆች ፡ የሐርካ ፡ ልጆች ፡ የበርቆስ ፡ ልጆች ፡
 የሲሣራ ፡ ልጆች ፡ የቴማ ፡ ልጆች ፡ የንሰያ ፡
 ልጆች ፡ የሐጢፋ ፡ ልጆች ።
 ፶፪፤ የሰሎሞንም ፡ በሪያዎች ፡ ልጆች ፡ የሰጣይ ፡
 ልጆች ፡ የሰራሬት ፡ ልጆች ፡ የፍሩዳ ፡ ልጆች ፡
 ፶፫፤ የሰላ ፡ ልጆች ፡ የደርቆን ፡ ልጆች ፡ የጌዴል ፡
 ፶፬፤ ልጆች ፡ የሰፋጥያስ ፡ ልጆች ፡ የሐጢል ፡
 ልጆች ፡ የፈክራት ፡ ልጆች ፡ የሐጊቦይም ፡
 ፶፭፤ ልጆች ፡ የአሚ ፡ ልጆች ፡ እነዚህ ፡ ናታኒም ፡
 ሁሉና ፡ የሰሎሞን ፡ በሪያዎች ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡
 መቶ ፡ ዘጠና ፡ ሁለት ፡ ነበሩ ።
 ፶፬፤ ከቴልሚል ፡ ከቴራሪሳ ፡ ከክሩብ ፡ ከአዳን ፡
 ከአሚር ፡ የወጡ ፡ እነዚህ ፡ ነበሩ ፡ ነገር ፡ ግን ፡
 የአባቶቻቸውን ፡ ቤቶችና ፡ ዘራቸውን ፡ ወይም ፡
 ከአስራኤል ፡ ወገን ፡ መሆናቸውን ፡ ያስታውቁ ፡
 ፶፭፤ ዘንድ ፡ አልቻሉም ፡ የዳላያ ፡ ልጆች ፡ የጠ
 ብያ ፡ ልጆች ፡ የጌቆዳ ፡ ልጆች ፡ ስድስት ፡
 ፶፬፤ መቶ ፡ አምሳ ፡ ሁለት ፡ ነበሩ ። ከከሀናቱም ፡
 ልጆች ፡ የሌብያ ፡ ልጆች ፡ የአቆስ ፡ ልጆች ፡
 ከገለገዳዊው ፡ ከቤርከሊ ፡ ልጆች ፡ ሚስት ፡
 ያገባ ፡ በሰሙም ፡ የተጠራ ፡ የቤርከሊ ፡ ልጆች ።
 ፶፭፤ እነዚህ ፡ በትውልድ ፡ መጽሐፍ ፡ ትውልዳቸ
 ውን ፡ ፈለጉ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ አልተገኘም ፡ ከከ
 ፶፮፤ ሀገትም ፡ ተከለከሉ ። ሐቴርሰላም ፡ በሐራ
 ፶፯፤ ሀገትም ፡ በቱሚም ፡ የሚፈርድ ፡ ከሀን ፡ አስከኑሣ ፡
 ድረስ ፡ ከቅዱስ ፡ ቅዱዳን ፡ አትበሉም ፡ አላ
 ቸው ።
 ፶፱፤ ሰባት ፡ ሺህ ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ሠላሳ ፡ ሰባት ፡

ክንበሩ ፡ ከሎሌዎቻቸውና ፡ ከገረዶቻቸው ፡ ሌላ ፡
 ጉባኤው ፡ ሁሉ ፡ አርባ ፡ ሁለት ፡ ሺህ ፡ ሦስት ፡
 መቶ ፡ ስድሳ ፡ ነበሩ ። ሁለት ፡ መቶም ፡ ወንዶ
 ፶፮፤ ችና ፡ ቤቶች ፡ መደምራን ፡ ነበሩአቸው ፡ ፈረሰ
 ቻቸውም ፡ ሰባት ፡ መቶ ፡ ሠላሳ ፡ ስድስት ፡
 በቅሎቻቸውም ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ አም
 ፶፯፤ ስት ፡ ግመሎቻቸውም ፡ አሬት ፡ መቶ ፡ ሠላሳ ፡
 አምስት ፡ አሁንቻቸውም ፡ ስድስት ፡ ሺህ ፡
 ሰባት ፡ መቶ ፡ ሀያ ፡ ነበሩ ።
 ፶፰፤ በኢየሩሳሌምም ፡ ወዳለው ፡ ወደ ፡ እግዚአብ
 ሐር ፡ ቤት ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ ከአባቶች ፡ ቤቶች ፡
 አለቆች ፡ አያሌዎች ፡ እእግዚአብሐር ፡ ቤት ፡
 በስፍራው ፡ ይሠራ ፡ ዘንድ ፡ የፈቃዳቸው ፡
 ሰጡ ። ስድሳ ፡ አንድ ፡ ሺህም ፡ በደርቆ ፡ ዳሪክ ፡
 ፶፯፤ አምስት ፡ ሺህም ፡ ምናን ፡ ብር ፡ አንድ ፡
 መቶም ፡ የከሀናት ፡ ልብስ ፡ እንደ ፡ ችሎታቸው ፡
 ወደ ፡ ሥራው ፡ ቤት ፡ መዘግብት ፡ አቀረቡ ።
 ከሀናቱና ፡ ሌዋውያንም ፡ ከሕዝቡም ፡ አያ
 ፶፱፤ ሌዎች ፡ መዘምራትና ፡ በሪያዎች ፡ ናታኒምም ፡
 በከተሞቻቸው ፡ እስራኤልም ፡ ሁሉ ፡ በከተ
 ሞቻቸው ፡ ተቀመጡ ።

ምዕራፍ ፡ ፫ ።

ሰባተኛው ፡ ወር ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ የአስራ
 ሌልም ፡ ልጆች ፡ በከተሞቻቸው ፡ ሳሉ ፡ ሕዝቡ ፡
 እንደ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ሆነው ፡ ሰው ፡ ኢየሩሳ
 ፶፮፤ ሌም ፡ ተሰበሰቡ ። የኢየሩሳሌም ፡ ልጅ ፡
 ኢያሱ ፡ ወንድሞቹም ፡ ከሀናቱ ፡ የሰላት ፡ ልጆም ፡
 ልጅ ፡ ዘሩባቤል ፡ ወንድሞቹም ፡ ተነሥተው ፡
 በእግዚአብሐር ፡ ሰው ፡ በሙሴ ፡ ሕግ ፡ እንደ ፡
 ተጻፈ ፡ የሚቃጠሉውን ፡ መሥዋዕት ፡ ያቀር
 ፶፯፤ ቡበት ፡ ዘንድ ፡ የአስራኤልን ፡ አምላክ ፡ መሠ
 ዊያ ፡ ሠሩ ። በአገሩም ፡ ከሉት ፡ አሕዛብ ፡ ፈር
 ተው ፡ ነበርና ፡ መሠዊያውን ፡ በስፍራው ፡ ላይ ፡
 አስቀመጡት ፡ በጥቅትና ፡ በማታጠፍ ፡ የሚቃጠ
 ፶፰፤ ለውን ፡ መሥዋዕት ፡ ለእግዚአብሐር ፡ አቀረቡ
 በት ፡ እንደ ፡ ተጻፈውም ፡ የዳስ ፡ በዓል ፡ አደረጉ ፡
 እንደ ፡ ሥርዓቱም ፡ ለየዕለቱ ፡ የተገባውን ፡ የየ
 ፶፱፤ ዕለቱት ፡ የሚቃጠል ፡ መሥዋዕት ፡ በቀጥታ ፡ አቀ
 ረቡ ። ከዚያም ፡ በኋላ ፡ ዘወትር ፡ የሚቃጠሉውን ፡
 መሥዋዕት ፡ የመበታውንም ፡ መሥዋዕት ፡ የተ
 ቀደሱትንም ፡ የእግዚአብሐር ፡ በዓላት ፡ ሁሉ ፡
 መሥዋዕት ፡ ሰውም ፡ ሁሉ ፡ እእግዚአብሐር ፡
 በፈቃድ ፡ የሰጠውን ፡ ቀጥርን ፡ አቀረቡ ።
 ፶፻፩፤ በሰባተኛው ፡ ወር ፡ በመጀመሪያው ፡ ቀን ፡ ለእ
 ግዚአብሐር ፡ የሚቃጠል ፡ መሥዋዕት ፡ ጣቅ
 ፶፻፪፤ ረብ ፡ ጀመሩ ፡ የእግዚአብሐር ፡ መቅደስ ፡ ገና ፡
 አልተመሠረተም ፡ ነበር ። ለጠራቢዎችና ፡ ለአ
 ገናጠዎችም ፡ ገንዘብ ፡ ሰጡ ፡ የፋርስም ፡ ንጉሥ ፡
 ዊርስ ፡ እንደ ፡ ፈቀደላቸው ፡ የዝግብ ፡ ዛፍ ፡
 ከሊባሰና ፡ በሰሐር ፡ ወደ ፡ ኢየሩ ፡ ያመጡ ፡
 ዘንድ ፡ ለሲድናና ፡ ለጠርስ ፡ ሰዎች ፡ መብልና ፡
 መጠጥ ፡ ዘይትም ፡ ሰጡ ።
 በኢየሩሳሌም ፡ ወዳለው ፡ ወደ ፡ እግዚአብ

ሐር ፡ ቤት ፡ በመጡ ፡ በሁለተኛው ፡ ዓመት ፡
 በሁለተኛውም ፡ ወር ፡ የሰላት ፡ ልጅ ፡ ዘሩ
 ባቤል ፡ የኢየሩሳሌም ፡ ልጅ ፡ ኢያሱ ፡ የቀሩ
 ትም ፡ ወንድሞቻቸው ፡ ከሀናትና ፡ ሌዋውያን ፡
 ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ የተመለሱት ፡ ምርኮ
 ፶፮፤ ጥች ፡ ሁሉ ፡ ጀመሩ ፡ ሌዋውያንም ፡ ከሀያ ፡
 ዓመት ፡ ጀምሮ ፡ ከዚያም ፡ በላይ ፡ የእግዚአ
 ብሐርን ፡ ቤት ፡ ሥራ ፡ እንዲያሠሩት ፡ ሾሙአ
 ቸው ፡ ኢያሱም ፡ ልጆቹም ፡ ወንድሞቹም ፡ የይ
 ፶፯፤ ሁዳም ፡ ልጆች ፡ ቀድሞኤልና ፡ ልጆቹ ፡ የኤ
 ንሐዳድም ፡ ልጆች ፡ ልጆቻቸውና ፡ ወንድሞ
 ቻቸው ፡ ሌዋውያንም ፡ የእግዚአብሐርን ፡ ቤት ፡
 የሚሠሩትን ፡ ያሠሩ ፡ ዘንድ ፡ በአንድነት ፡
 ቆሙ ። አናጠዎቹም ፡ የእግዚአብሐርን ፡ መቅ
 ፶፰፤ ደስ ፡ በመሠረቱ ፡ ጊዜ ፡ ከሀናቱ ፡ ልብሳቸውን ፡
 ለብሰው ፡ መለከቱን ፡ ይዘው ፡ የአሳፍም ፡
 ልጆች ፡ ሌዋውያን ፡ ጸናጽፋ ፡ ይዘው ፡ እንደ ፡
 አስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ እንደ ፡ ዳዊት ፡ ሥርዓት ፡
 እግዚአብሐርን ፡ ያመሰግኑ ፡ ዘንድ ፡ ቆሙ ።
 ፶፱፤ ደግሞ ፡ ቸር ፡ ነውና ፡ ለአስራኤልም ፡ ምሕ
 ረቱ ፡ ለዘላለም ፡ ነውና ፡ እግዚአብሐ
 ፶፻፩፤ ሐርን ፡ እያመሰገኑና ፡ እያከበሩ ፡ እርስ ፡ በእርሳ
 ቸው ፡ ያስተዘዘሉ ፡ ነበር ፡ የእግዚአብሐርን ፡
 ቤት ፡ ስለተመሠረተ ፡ ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ እግዚአ
 ብሐርን ፡ እያመሰገኑ ፡ በታላቅ ፡ ድምፅ ፡ እልል ፡
 አሉ ። የፈተኛውን ፡ ቤት ፡ ያዩ ፡ ሽማግሌዎች ፡
 የሆኑ ፡ በዙጠት ፡ ከሀናትና ፡ ሌዋውያን ፡ የአባቶችም ፡
 ቤቶች ፡ አለቆች ፡ ግን ፡ ሆኑ ፡ መቅደስ ፡ በፈቃ
 ቸው ፡ በተመሠረተ ፡ ጊዜ ፡ በታላቅ ፡ ድምፅ ፡
 ያለቅሱ ፡ ነበር ፡ በዙጠት ፡ ሰዎችም ፡ በደስታ ፡
 የሌላ ፡ ነበር ፡ ሰዙ ፡ ብሎአቸው ፡ የሚጮ
 ፶፻፪፤ ኹትን ፡ ድምፅ ፡ ከሕዝቡ ፡ ልቅሶ ፡ ድምፅ ፡
 መላየት ፡ የሚችል ፡ አልነበረም ፡ ሕዝቡም ፡
 በታላቅ ፡ ድምፅ ፡ የሌላ ፡ ነበር ፡ ድምፅም ፡
 ከሩቅ ፡ ይሰማ ፡ ነበር ።

ምዕራፍ ፡ ፬ ።

የይሁዳና ፡ የብንያምም ፡ ጠላቶች ፡ ምርኮ
 ፶፮፤ ጥቸ ፡ ለአስራኤል ፡ አምላክ ፡ እእግዚአብሐር ፡
 መቅደስ ፡ እንደ ፡ ሠሩ ፡ ሰው ፡ ወደ ፡ ዘሩባቤ
 ልና ፡ ወደ ፡ አባቶች ፡ ቤቶች ፡ አለቆች ፡ ቀር
 በው ፡ የአሦር ፡ ንጉሥ ፡ አስራዶን ፡ ወደዚህ ፡
 ከመጣን ፡ ቀን ፡ ጀምሮ ፡ ለአምላካችሁ ፡ እንሠ
 ፶፯፤ ዋለንና ፡ እንደ ፡ እናንተም ፡ እንፈልግዋለንና ፡
 ከእናንተ ፡ ጋር ፡ እንሥራ ፡ አሉአቸው ። ዘሩባ
 በልና ፡ ኢያሱም ፡ የቀሩትም ፡ የአስራኤል ፡
 አባቶች ፡ ቤቶች ፡ አለቆች ፡ የአምላካችንን ፡
 ቤት ፡ መሥራት ፡ ለእኛ ፡ ለእናንተ ፡ አይደ
 ለም ፡ እኛ ፡ ለብቻችን ፡ ግን ፡ የፋርስ ፡ ንጉሥ ፡
 ዊርስ ፡ እንዳዘዘን ፡ ለአስራኤል ፡ አምላክ ፡ ለእ
 ፶፰፤ ግዚአብሐር ፡ ቤት ፡ እንሠራለን ፡ አሉአቸው ።
 የምድሩም ፡ ሕዝብ ፡ የይሁዳና ፡ ሕዝብ ፡ እኛ ፡
 ያደክሙ ፡ ነበር ፡ እንዳሠሩም ፡ አስፈራሩአ
 ቸው ፡ ምክራቸውንም ፡ ያፈርሱ ፡ ዘንድ ፡ በፋ

ርሱ ፡ ንጉሥ ፡ በዊርስ ፡ ዘመን ፡ ሁሉ ፡ እስከ ፡
 ፋርስ ፡ ንጉሥ ፡ እስከ ፡ ዳርዮስ ፡ መንግሥት ፡
 ድረስ ፡ መሪዎቻችን ፡ ገዝባቸው ። በአርጤክ
 ፶፮፤ ስስም ፡ መንግሥት ፡ በመንግሥቱም ፡ በመጀ
 መሪያ ፡ ዘመን ፡ በይሁዳና ፡ በኢየሩሳሌም ፡
 በሚኖሩት ፡ ላይ ፡ የከስ ፡ ነገር ፡ ጻፉ ።
 በአርጤክስስም ፡ ዘመን ፡ ቢሽላም ፡ ሚትሪ
 ፶፯፤ ዳጡ ፡ ጣብኤል ፡ ተባብረዋቸው ፡ ለፋርስ ፡
 ንጉሥ ፡ ለአርጤክስስ ፡ ጻፉ ፡ ደብዳቤውም ፡
 በሰርያ ፡ ፈረልና ፡ በሰርያ ፡ ቋንቋ ፡ ተጽፎ ፡
 ነበር ። አዛዥ ፡ ራሱም ፡ ጸሐፊውም ፡ ሲምሳይ ፡
 ፶፰፤ በኢየሩሳሌም ፡ ላይ ፡ ለንጉሡ ፡ ለአርጤክስስ ፡
 እንዲህ ፡ የሚል ፡ ደብዳቤ ፡ ጻፉ ። አዛዥ ፡
 ራሱም ፡ ጸሐፊውም ፡ ሲምሳይ ፡ የቀሩትም ፡
 ተባብረዋቸው ፡ ዳናውያን ፡ አፈርሳትከው
 ፶፱፤ ያን ፡ ጠርፈላውያን ፡ አፈርሳውያን ፡ አርከው
 ያን ፡ በቤሎናውያን ፡ ሱክናቸውያን ፡ ደራከው
 ያን ፡ አላማውያን ፡ ታላቁና ፡ ኃይለኛው ፡ አስ
 ፶፻፩፤ ናፈር ፡ ያፈለሳቸው ፡ በሰማርያና ፡ በወንዝ ፡
 ማዶ ፡ ያኖራቸው ፡ የቀሩትም ፡ አሕዛብ ፡ ደብዳ
 ቤውን ፡ ጻፉ ።
 ለንጉሡ ፡ ለአርጤክስስ ፡ የላኩት ፡ የደብዳቤ ፡
 ግልባጭ ፡ ይህ ፡ ነው ፡ በወንዝ ፡ ማዶ ፡ ያሉት ፡
 ሰዎች ፡ በሪያዎችህ ፡ አሁንም ፡ ከአንተ ፡ ዘንድ ፡
 የወጡ ፡ አይሁድ ፡ ወደ ፡ እኛ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳ
 ፶፻፪፤ ሌም ፡ እንደ ፡ መጡ ፡ ንጉሡ ፡ ይወቅ ፡ ዓመፀኛ
 ይቱንና ፡ እኛም ፡ የነፋትቱን ፡ ከተማ ፡ ይሠ
 ራሉ ፡ ፅንቀጥንም ፡ ያድኑም ፡ በመሠረተን ፡ ጠገን ፡
 ጠገን ፡ አሁንም ፡ ይህች ፡ ከተማ ፡ የተሠራች ፡
 እንደ ፡ ሆነ ፡ ቅጥርዋም ፡ የታደሰ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡
 ግብርና ፡ ቀረጥ ፡ በጥንም ፡ እንዳይሰጡ ፡ የን
 ፶፻፫፤ ጉሡም ፡ ግብው ፡ እንዲጉድል ፡ ንጉሡ ፡ ይወቅ ።
 የንጉሡንም ፡ ጨው ፡ እንበላለንና ፡ ንጉሡ
 ፶፻፬፤ ንም ፡ ሲያቃልሉት ፡ ማየት ፡ አይገባንምና ፡ ስለ
 ዚህ ፡ ልክን ፡ ለንጉሡ ፡ አስታውቀናል ፡ በአስ
 ፶፻፭፤ ቶችህ ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ ምርመራ ፡ ይደረግ ፡
 በዚያም ፡ በታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ ይህች ፡ ከተማ ፡
 ዓመፀኛ ፡ እንደ ፡ ሆነች ፡ ነገሥታትንና ፡ አው
 ፶፻፮፤ ፈጃዎችንም ፡ እንደ ፡ ጉዳችን ፡ ከጥንቱም ፡ ሽፍ
 ትነት ፡ በእርስዋ ፡ እንደ ፡ ተጀመረ ፡ ታገኛለህ ፡
 ታውቃለህም ፡ ስለዚህም ፡ ይህች ፡ ከተማ ፡
 ፶፻፯፤ ፈርሳ ነበር ፡ በህዝብም ፡ ከተማ ፡ የተሠራች ፡
 እንደ ፡ ሆነ ፡ ቅጥርዋም ፡ የታደሰ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡
 በወንዝ ፡ ማዶ ፡ ክፍል ፡ እንደሌለህ ፡ ለንጉሡ ፡
 እናስታውቃለን ።
 ፶፻፰፤ ንጉሡም ፡ ለአዛዥ ፡ ለራሱም ፡ ለጸሐፊ
 ወም ፡ ለሲምሳይ ፡ በሰማርያና ፡ በወንዝ ፡
 ማዶም ፡ ለተቀመጡ ፡ ለቀሩት ፡ ተባብረዋቸ
 ፶፻፱፤ ቸው ፡ እንዲህ ፡ የሚለውን ፡ መልስ ፡ ላከ ፡
 ሰላም ፡ አሁንም ፡ ወደ ፡ እኛ ፡ የላካችሁት ፡
 ፶፻፺፩፤ የብዳቤ ፡ በራቱ ፡ ተተርጉሞ ፡ ተነበበ ። እኔም ፡
 አዛዥላሁ ፡ ተመራጫዎች ፡ ይህችም ፡ ከተማ ፡
 ከጥንት ፡ ጀምሮ ፡ በነገሥታት ፡ ላይ ፡ ዓመፀኛ ፡
 እንደ ፡ ነበረች ፡ በእርስዋም ፡ ዓመፀኛ ፡ ሽፍ

፩፤ ትነት ፣ እንደ ፣ ተደረገ ፣ ተገኘ ። በኢየሩሳሌም ስም ፣ እጅግ ፣ ኃያላን ፣ ነገሥታት ፣ ነበሩ ። በወንገም ፣ ማዶ ፣ ያለውን ፣ አገር ፣ ሁሉ ፣ ይገዙ ፣ ነበር ፤ ግብርንና ፣ ቀረጥን ፣ መጥንንም ፣ ይቀበሉ ፣ ነበር ። አሁንም ፣ እነዚህ ፣ ሰዎች ፣ ሥራውን ፣ እንዲተዉ ፣ እኔም ፣ እስከዝገብ ፣ ድረስ ፣ ይህች ፣ ከተማ ፣ እንዳትሠራ ፣ ትእዛዝ ፣ ስጡ ።

፪፤ ቸልም ፣ እንዳትሉ ፣ ተጠንቀቁ ፤ ለነገሥታት ፣ ጉዳትና ፣ ጥፋት ፣ እየሰኩ ስለ ፣ ያን ፣ ይሄዳል ።

፫፤ የገጉሠም ፣ የአርጤክስስ ፣ ደብዳቤ ፣ ግልባዊ ፣ በራሁምና ፣ በጸሐፊው ፣ በሲምሳይ ፣ በተባበረዎቻቸውም ፣ ፈት ፣ በተገበበ ፣ ጊዜ ፣ ፈጥነው ፣ ወደ ፣ አየሩሳሌም ፣ ወደ ፣ አይሁድ ፣ ሄዱ ፣ በግድና ፣ በኃይልም ፣ አስተዉአቸው ።

፬፤ በዚያን ፣ ጊዜም ፣ በኢየሩሳሌም ፣ ያለው ፣ የእግዚአብሔር ፣ ቤት ፣ ሥራ ፣ ቀረ ፣ እስከ ፣ ፋርስም ፣ ንጉሥ ፣ እስከ ፣ ዳርዮስ ፣ መንግሥት ፣ እስከ ፣ ሁለተኛው ፣ ዓመት ፣ ድረስ ፣ ተጓጉለ ።

ምዕራፍ ፡ ፭ ።

፩፤ ነዚያቱም ፣ ሐጌና ፣ የአዶ ፣ ልጅ ፣ ዘከርያስ ፣ በይሁዳና ፣ በኢየሩሳሌም ፣ ለነበሩ ፣ አይሁድ ፣ በእስራኤል ፣ አምላክ ፣ ስም ፣ ትንቢት ፣ ተናገሩለቸው ። በዚያን ፣ ጊዜም ፣ የሰለትያል ፣ ልጅ ፣ ዘርባቤል ፣ የኢሶቤደዎም ፣ ልጅ ፣ ኢያሱ ፣ ተነሥተው ፣ በኢየሩሳሌም ፣ ያለውን ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ መሥራት ፣ ጀመሩ ፣ የሚያገቡአቸውም ፣ የእግዚአብሔር ፣ ነዚያት ፣ ከእነርሱ ፣ ጋር ፣ ነበሩ ። በዚያም ፣ ዘመን ፣ በወንገ ፣ ማዶ ፣ የነበረው ፣ ገዥ ፣ ተንትናይ ፣ ደግሞ ፣ ስተርቡዝናይ ፣ ተባበረዎቻቸውም ፣ ወደ ፣ እነርሱ ፣ መጥተው ፣ ይህን ፣ ቤት ፣ ትሠሩ ፣ ዘንድ ፣ ይህንንም ፣ ቅጥር ፣ ታድሱ ፣ ዘንድ ፣ ያዘዛችሁ ፣ ማንነው ፣ አሉአቸው ፣ ደግሞም ፣ ይህንን ፣ ሥራ ፣ የሚሠሩት ፣ ሰዎች ፣ ስም ፣ ማን ፣ ነው ፣ ብለው ፣ ጠየቁአቸው ። የአምላካቸው ፣ ዓይን ፣ ግን ፣ በአይሁድ ፣ ሽማግሌዎች ፣ ላይ ፣ ነበረ ፣ ይህም ፣ ነገር ፣ ወደ ፣ ዳርዮስ ፣ እስኪደርስ ፣ ድረስ ፣ በራሱም ፣ በደብዳቤ ፣ እስኪመጣ ፣ ድረስ ፣ አልከሰኩአቸውም ።

፪፤ በወንገ ፣ ማዶ ፣ የነበረው ፣ ገዥ ፣ ተንትናይ ፣ ደግሞ ፣ ስተርቡዝናይ ፣ ተባበረዎቹም ፣ በወንገ ፣ ማዶ ፣ የነበሩት ፣ አረርካውያን ፣ ወደ ፣ ንጉሡ ፣ ወደ ፣ ዳርዮስ ፣ የላኩት ፣ የደብዳቤው ፣ ግልባዊ ፣ ይህ ፣ ነበረ ። እንዲሁም ፣ የሚል ፣ ደብዳቤ ፣ ላኩለት ፣ ለንጉሡ ፣ ለዳርዮስ ፣ ላይ ፣ ስለም ፣ ይሁን ፣ ወደ ፣ ይሁዳ ፣ አገር ፣ ወደ ፣ ታላቁም ፣ አምላክ ፣ ቤት ፣ እንደ ፣ ሄድን ፣ ንጉሡ ፣ ይወቅ ፣ እርሱም ፣ በትልቅ ፣ ድንጋይ ፣ ተሠራ ። በቅጥሩም ፣ ውስጥ ፣ እንዲሁት ፣ ተደረገ ፣ ያም ፣ ሥራ ፣ በትጋት ፣ ይሠራል ።

፫፤ በእጃቸውም ፣ ይከናወናል ። እነዚያንም ፣ ሽማግሌዎች ፣ ይህን ፣ ቤት ፣ ትሠሩ ፣ ዘንድ ፣ ይህን ፣ ቅጥር ፣ ታድሱ ፣ ዘንድ ፣ ያዘዛችሁ ፣ ማን ፣

ነው ፣ ብለን ፣ ጠየቅናቸው ። ደግሞም ፣ እናስታውቅህ ፣ ዘንድ ፣ በእነርሱም ፣ ያሉት ፣ ሹሞች ፣ ስም ፣ እንደፍልህ ፣ ዘንድ ፣ ስማቸውን ፣ ጠየቅን ። እንደዚህም ፣ ብለው ፣ መለሱልን ፣ እኛ ፣ የሰማይና ፣ የምድር ፣ አምላክ ፣ በሪያዎች ፣ ነን ፣ ከብዙም ፣ ዘመን ፣ ጀምሮ ፣ ተሠርቶ ፣ የነበረውን ፣ ታላቁም ፣ የእስራኤል ፣ ንጉሥ ፣ ሠርቶ ፣ የረጸመውን ፣ ቤት ፣ እንሠራለን ። አባቶቻችንም ፣ የሰማይን ፣ አምላክ ፣ ካስቆጡ ፣ በኋላ ፣ በከለዳዊው ፣ በባቢሎን ፣ ንጉሥ ፣ በናቡከደነፆር ፣ እጅ ፣ አሳልፎ ፣ ሰጣቸው ፣ እርሱም ፣ ይህን ፣ ቤት ፣ አረሰ ፣ ሕዝቡንም ፣ ወደ ፣ ባቢሎን ፣ አረሰ ። ነገር ፣ ግን ፣ በባቢሎን ፣ ንጉሥ ፣ በቂርስ ፣ በመጀመሪያው ፣ ዓመት ፣ ንጉሡ ፣ ቂርስ ፣ ይህን ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ ይሠሩ ፣ ዘንድ ፣ አዘዘ ። ናቡከደነፆርም ፣ በኢየሩሳሌም ፣ ከነበረው ፣ መቅደስ ፣ የወሰደውን ፣ ወደ ፣ ባቢሎንም ፣ መቅደስ ፣ ያልሰሰውን ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ የመቅታንና ፣ የብርንጫፍ ፣ ቦታ ፣ ንጉሡ ፣ ቂርስ ፣ ከባቢሎን ፣ መቅደስ ፣ አውጥቶ ፣ ሰላሰሰ ፣ ለተባለው ፣ ለሹመ ፣ ሰጠውና ፣ ይህን ፣ ቦታ ፣ ይዘህ ፣ ሂድ ፣ በኢየሩሳሌምም ፣ ባለው ፣ መቅደስ ፣ አኑረው ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ በሰፍራው ፣ ይሠራ ፣ አለው ። በዚያ ፣ ጊዜም ፣ ይህ ፣ ሰላሰሰ ፣ መጣ ፣ በኢየሩሳሌም ፣ ያለውን ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ መሠረተ ፣ ከዚያም ፣ ጊዜ ፣ ጀምሮ ፣ እስከ ፣ ዛሬ ፣ ድረስ ፣ የተሠራ ፣ አልተሠረሰም ። አሁንም ፣ ይህ ፣ ነገር ፣ በንጉሡ ፣ ዓይን ፣ መልካም ፣ ቢሆን ፣ ይህ ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ በኢየሩሳሌም ፣ ይሠራ ፣ ዘንድ ፣ ከንጉሡ ፣ ከቂርስ ፣ ታዘዘ ፣ እንደ ፣ ሆነ ፣ በባቢሎን ፣ ባለው ፣ በንጉሡ ፣ ቤተ ፣ መዘግብት ፣ ይመርመር ፣ ስለዚህም ፣ ነገር ፣ ንጉሡ ፣ ፈቃዱን ፣ ይላካልን ።

ምዕራፍ ፡ ፮ ።

በዚያ ፣ ጊዜም ፣ ንጉሡ ፣ ዳርዮስ ፣ መዘግብት ፣ ባሉት ፣ በባቢሎን ፣ ቤተ ፣ መጻሕፍት ፣ እንዲመረመር ፣ አዘዘ ። በሚያን ፣ አውራጃ ፣ ባለው ፣ አሕምታ ፣ በሚባል ፣ ከተማ ፣ በንጉሡ ፣ ቤት ፣ ውስጥ ፣ አንድ ፣ ጥቅልል ፣ ተገኘ ። በውስጡም ፣ ይህ ፣ ነገር ፣ በሥታስያ ፣ ተጽፎ ፣ ነበር ። በንጉሡ ፣ በቂርስ ፣ በመጀመሪያው ፣ ዓመት ፣ ንጉሡ ፣ ቂርስ ፣ እንዲሁ ፣ ብሎ ፣ አዘዘ ። በኢየሩሳሌም ፣ ያለው ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ መሥዋዕት ፣ የሚቀርብበት ፣ ቦታ ፣ ይህ ፣ ቤት ፣ ይሠራ ፣ በጽጉም ፣ ይመሥረት ፣ ቁመቱ ፣ ስድሳ ፣ ከንድ ፣ ወርዱም ፣ ስድሳ ፣ ከንድ ፣ ይሁን ፣ በሦስት ፣ ተራ ፣ ታላላቅ ፣ ድንጋይ ፣ በአንድ ፣ ተራ ፣ እንዲሁት ፣ ይደረግ ፣ ወዲሁም ፣ ከንጉሡ ፣ ቤት ፣ ይሰጥ ፣ ናቡከደነፆርም ፣ በኢየሩሳሌም ፣ ከላው ፣ መቅደስ ፣ ወሰዶ ፣ ወደ ፣ ባቢሎን ፣ ያመጣው ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣

፩፤ ርቅና ፣ የብርኦታ ፣ ይመለስ ፣ በኢየሩሳሌምም ፣ ያዳለው ፣ መቅደስ ፣ ወደ ፣ ስፍራው ፣ ይወሰድ ፣ በእግዚአብሔር ፣ ቤት ፣ ይነሩ ።

፪፤ አሁንም ፣ አንተ ፣ በወንገ ፣ ማዶ ፣ ያለኸው ፣ የአገሩ ፣ ገዥ ፣ ተንትናይ ፣ ደግሞ ፣ ስተርቡዝናይ ፣ በወንገ ፣ ማዶም ፣ ያሉ ፣ ተባበረዎቻችሁ ፣ አረርካውያን ፣ ከዚያ ፣ ራቁ ፣ ይህም ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ ይሠራ ፣ ዘንድ ፣ ተዉ ፣ የአይሁድም ፣ አለቃና ፣ የአይሁድም ፣ ሽማግሌዎች ፣ ይህን ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ በሰፍራው ፣ ይሠሩ ፣ ዘንድ ፣ ተዉ አቸው ። ይህን ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ የሠሩ ፣ ዘንድ ፣ ለእይሁድ ፣ ሽማግሌዎች ፣ የሥታደርጉትን ፣ በወንገ ፣ ማዶ ፣ ከላው ፣ አገር ፣ ከሚመጣው ፣ ግብር ፣ ከንጉሡ ፣ ገንዘብ ፣ ለእነዚህ ፣ ሰዎች ፣ ወዲሁም ፣ በትጋት ፣ እንድትሰጡአቸው ፣ ሥራም ፣ እንዳታስፈሩአቸው ፣ አዝግላሁ ። ለሰማይ ፣ አምላክ ፣ ለሚቃጠል ፣ መሥዋዕት ፣ የሚያስፈልገውን ፣ ወይፈኛችና ፣ አውራ ፣ በጎች ፣ ጠባቶችም ፣ በኢየሩሳሌምም ፣ እንዳሉ ፣ እንደ ፣ ከህናቱ ፣ ቃል ፣ ስንደና ፣ ሠው ፣ የወያይን ፣ ጠጅና ፣ ዘይት ፣ ዕለት ፣ ዕለት ፣ ያለማግኘት ፣ ስጡአቸው ። ይኸውም ፣ ለሰማይ ፣ አምላክ ፣ ጣፋዊ ፣ ሽቱ ፣ የሆነውን ፣ መሥዋዕት ፣ ያቀርቡ ፣ ዘንድ ፣ ለንጉሡና ፣ ለልጆቹም ፣ ዕድሜ ፣ ይጸልዩ ፣ ዘንድ ፣ ነው ። ይህንም ፣ ትእዛዝ ፣ የሚላውጥ ፣ ሁሉ ፣ ምሰራው ፣ ከቤቱ ፣ ተነቅሎ ፣ እርሱ ፣ ይሰቀልበት ፣ ቤቱም ፣ የጉድፍ ፣ መጣይ ፣ ይደረግ ፣ ብሎ ፣ አዝግላሁ ። ስሙንም ፣ በዚያ ፣ ያኖረው ፣ አምላክ ፣ ይህን ፣ ያለውጡ ፣ ዘንድ ፣ በኢየሩሳሌም ፣ ያለውንም ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ ያረርሱት ፣ ዘንድ ፣ እጃቸውን ፣ የሚዘረጉትን ፣ ነገሥታትና ፣ አሕዛብ ፣ ሁሉ ፣ ያጥፋ ። እኔ ፣ ዳርዮስ ፣ ይህን ፣ አዝግላሁ ፣ በትጋት ፣ ይረጸም ።

፫፤ ንጉሡም ፣ ዳርዮስ ፣ እንደ ፣ ላከው ፣ ቃል ፣ በዚያን ፣ ጊዜ ፣ በወንገ ፣ ማዶ ፣ ያለ ፣ ገዥ ፣ ተንትናይ ፣ ደግሞ ፣ ስተርቡዝናይ ፣ ተባበረዎቻቸውም ፣ እንዲሁ ፣ ተገተው ፣ አደረጉ ። የአይሁድም ፣ ሽማግሌዎች ፣ በነቢይ ፣ በሕጌና ፣ በአዶ ፣ ልጅ ፣ በዘከርያስ ፣ ትንቢት ፣ ሠሩ ፣ ተከናወናላቸውም ። እንደ ፣ እስራኤልም ፣ አምላክ ፣ ትእዛዝ ፣ እንደ ፣ ፋርስም ፣ ነገሥታት ፣ እንደ ፣ ቂርስ ፣ ቂርስ ፣ እንደ ፣ አርጤክስም ፣ ትእዛዝ ፣ ሠርተው ፣ ፈጸሙ ። ይህም ፣ ቤት ፣ በንጉሡ ፣ በዳርዮስ ፣ መንግሥት ፣ በስድስተኛው ፣ ዓመት ፣ አዳር ፣ በሚባል ፣ ወር ፣ በሦስተኛው ፣ ቀን ፣ ተፈጸመ ።

፬፤ የእስራኤልም ፣ ልጆች ፣ ከሆናትና ፣ ሌቀውያን ፣ የቀሩትም ፣ ምርኮኞች ፣ ይህን ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ ቅዳሌ ፣ በደስታ ፣ አደረጉ ። በዚህም ፣ በእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ ቅዳሌ ፣ መቶ ፣ ወይፈኛችና ፣ ሁለት ፣ መቶ ፣ አውራ ፣ በጎች ፣ አራት ፣ መቶም ፣ ጠባቶች ፣ አቀረቡ ፣ ስለ

ኃጢአትም ፣ መሥዋዕት ፣ እንደ ፣ እስራኤልም ፣ ነገዶች ፣ ቀጥሮ ፣ ለእስራኤል ፣ ሁሉ ፣ አሥራ ፣ ሁለት ፣ አውራ ፣ ፍየሎች ፣ አቀረቡ ። በሙሉም ፣ መጽሐፍ ፣ እንደ ፣ ተጻፈው ፣ በኢየሩሳሌም ፣ ባለው ፣ በእግዚአብሔር ፣ አገልግሎት ፣ ላይ ፣ ከሆናቱን ፣ ለየመርጋቸው ፣ ሌቀውያንም ፣ በጥናላቸው ፣ አቀረቡ ።

ምርኮኞቹም ፣ በመጀመሪያው ፣ ወር ፣ በአሥራ ፣ አራተኛው ፣ ቀን ፣ ፋሲካውን ፣ አደረጉ ። ከሆናቱና ፣ ሌቀውያንም ፣ አንድ ፣ ሆነው ፣ ነጽተው ፣ ነበር ። ሁሉም ፣ ንጹሐን ፣ ነበሩ ፣ ለምርኮኞቹም ፣ ሁሉ ፣ ለወንድሞቻቸውም ፣ ለከህናቱ ፣ ለራሳቸውም ፣ ፋሲካውን ፣ አረዱ ። ከምርኮኞቹም ፣ ተመልሰው ፣ የመጡት ፣ የእስራኤል ፣ ልጆች ፣ የእስራኤልንም ፣ አምላክ ፣ እግዚአብሔርን ፣ ይፈልጉ ፣ ዘንድ ፣ ራሳቸውን ፣ ከምድር ፣ አሕዛብ ፣ ርክሳት ፣ ላይተው ፣ ወደ ፣ እነርሱ ፣ መጥተው ፣ የነበሩት ፣ ሁሉ ፣ በሉ ፣ እግዚአብሔር ፣ ደስ ፣ አሰንቆአቸዋልና ፣ የእስራኤልንም ፣ አምላክ ፣ እግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ ለመሥራት ፣ እጃቸውን ፣ ያጸና ፣ ዘንድ ፣ የአሦርን ፣ ንጉሥ ፣ ላብወደ ፣ እነርሱ ፣ መልዕክልና ፣ የቂጣውን ፣ በዓል ፣ ሰበት ፣ ቀን ፣ በደስታ ፣ አደረጉ ።

ምዕራፍ ፡ ፯ ።

ከዚህም ፣ ነገር ፣ በኋላ ፣ በፋርስ ፣ ንጉሥ ፣ በአርጤክስ ፣ መንግሥት ፣ ዕገቤ ፣ የሠራዎ ፣ ልጅ ፣ የዓዘርያስ ፣ ልጅ ፣ የኮልቀያስ ፣ ልጅ ፣ የሰሎም ፣ ልጅ ፣ የሳዶቅ ፣ ልጅ ፣ የአኪጣብ ፣ ልጅ ፣ የአማርያ ፣ ልጅ ፣ የዓዘርያስ ፣ ልጅ ፣ የመራዮት ፣ ልጅ ፣ የዘራኒያ ፣ ልጅ ፣ የአኪ ፣ ልጅ ፣ የቡቀ ፣ ልጅ ፣ የአቢሱ ፣ ልጅ ፣ የፊንካስ ፣ ልጅ ፣ የአልዓዘር ፣ ልጅ ፣ የታላቁ ፣ ከሆነ ፣ የአርን ፣ ልጅ ፣ ይህ ፣ ዕገቤ ፣ ከባቢሎን ፣ ወጣ ፣ የእስራኤልም ፣ አምላክ ፣ እግዚአብሔርን ፣ በሰጠው ፣ በሙሉ ፣ እግ ፣ ፈጣን ፣ ጸሐፊ ፣ ነበረ ፣ የአምላኩም ፣ የእግዚአብሔር ፣ እጅ ፣ በእርሱ ፣ ላይ ፣ ነበረችና ፣ ንጉሡ ፣ የሻውን ፣ ሁሉ ፣ ሰጠው ። ከእስራኤልም ፣ ልጆች ፣ ከከሆናቱም ፣ ከሌቀውያንም ፣ ከመዘምራትም ፣ ከበረኞቹም ፣ ከናታኒምም ፣ በንጉሡ ፣ በአርጤክስ ፣ በሰበተኛው ፣ ዓመት ፣ አያሌዎች ፣ ወደ ፣ ኢየሩሳሌም ፣ ወጡ ። በንጉሡም ፣ በሰበተኛው ፣ ዓመት ፣ በአምስተኛው ፣ ወር ፣ ወደ ፣ ኢየሩሳሌም ፣ ደረሰ ። በመጀመሪያውም ፣ ወር ፣ በአንደኛው ፣ ቀን ፣ ከባቢሎን ፣ ለወጣ ፣ ጀመረ ፣ አዳር ፣ በሚባል ፣ ወር ፣ በሦስተኛው ፣ ቀን ፣ ተፈጸመ ።

የእስራኤልም ፣ ልጆች ፣ ከሆናትና ፣ ሌቀውያን ፣ የቀሩትም ፣ ምርኮኞች ፣ ይህን ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ ቅዳሌ ፣ በደስታ ፣ አደረጉ ። በዚህም ፣ በእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣ ቅዳሌ ፣ መቶ ፣ ወይፈኛችና ፣ ሁለት ፣ መቶ ፣ አውራ ፣ በጎች ፣ አራት ፣ መቶም ፣ ጠባቶች ፣ አቀረቡ ፣ ስለ

ንጉሡም ፣ አርጤክስ ፣ የእግዚአብሔርን ፣ ቤት ፣

ትእዛዝ፡ ቃል፡ ለእስራኤል፡ የሆነውን፡ ሥር
 ፩፤ ባት፡ ይጽፍ፡ ለነበረው፡ ለጸሐፊው፡ ለካህኑ፡
 ለዕዝራ፡ የሰጠው፡ የደብዳቤው፡ ግልብቱ፡
 ፪፤ ይህ፡ ነው፡— ከንጉሠ፡ ነገሥት፡ ከአርጤክስስ፡
 ለሰማይ፡ አምላክ፡ ሕግ፡ ጸሐፊ፡ ለካህኑ፡ ለዕ
 ፫፤ ገራ፡ ሙሉ፡ ለሳምን፡ ይሁን፡ በመንግሥቱ፡
 ውስጥ፡ ካሉ፡ ከእስራኤል፡ ሕዝብ፡ ከከህናቱና፡
 ከኤቀውያኑም፡ ወደ፡ ኢየሩሳሌም፡ ይሄድ፡
 ፬፤ ጻንድ፡ የሚወድድ፡ ሁሉ፡ ከአንተ፡ ጋር፡ እን
 ፭፤ ጻንድ፡ ለዝገብህ፡ ፡ በእጅህ፡ እንጻለችው፡
 ፮፤ እንደ፡ አምላክህ፡ ሕግ፡ ይሁኑንና፡ ኢየሩሳሌ
 ፯፤ ምን፡ ትገብኝ፡ ዘንድ፡ ንጉሡና፡ አማካሪም
 ፲፩፤ ጽኑ፡ መኖሪያው፡ በኢየሩሳሌም፡ ለሆነው፡
 ለእስራኤል፡ አምላክ፡ በፈቃዳቸው፡ ያቀረቡ
 ፲፪፤ ትን፡ ብርና፡ ወርቅ፡ ፡ በባቢሎንም፡ አውራጃ፡
 ፲፫፤ ሁሉ፡ የምታገኘውን፡ ብርና፡ ወርቅ፡ ሁሉ፡
 ፡ ሕዝቡና፡ ከህናቱም፡ በኢየሩሳሌም፡ ላለው፡
 ለአምላካቸው፡ ቤት፡ በፈቃዳቸው፡ የሚያቀር
 ፲፬፤ ቡትን፡ ትወስድ፡ ዘንድ፡ በንጉሡና፡ በሰባቱ፡
 ለማከሪያች፡ ተልክሃልና፡ ስለዚህ፡ በዚህ፡
 ፲፭፤ ገንዘብ፡ ወደፈገገኝና፡ አውራ፡ በጎችን፡ ጠባ
 ቶችንም፡ የአሀላቸውንና፡ የመጠጣቸውን፡
 ቀርባን፡ ተገተህ፡ ግዛ፡ በኢየሩሳሌምም፡
 ፲፮፤ በሰጠህ፡ ለሳምንትህ፡ ቤት፡ መሆኔያ፡ ላይ፡
 ለቀርባቸው፡ ከቀረውም፡ ብርና፡ ወርቅ፡ እን
 ፲፯፤ ተኛ፡ ወንድሞችህ፡ ለማድረግ፡ ደስ፡ የሚያስ
 ቸችሁን፡ ነገር፡ እንደ፡ አምላካችሁ፡ ፈቃድ፡
 ፳፩፤ አድርጉ፡ ስለ፡ አምላክህም፡ ቤት፡ አገልግ
 ሎት፡ የተሰጠህን፡ ዕቃ፡ በኢየሩሳሌም፡ አም
 ፳፪፤ ላክ፡ ፊት፡ አሳልፈህ፡ ስጥ፡ ከዚህም፡ በላይ፡
 ለገጠውጣት፡ የሚያስፈልግህን፡ ለአምላክህ
 ፳፫፤ ቤት፡ የሚያሻውን፡ ነገር፡ ከንጉሡ፡ ቤተ፡ መዛ
 ፳፬፤ ግብት፡ አውጣ፡ እኔም፡ ንጉሡ፡ አርጤክስስ፡
 በወንዝ፡ ማይ፡ ላሉት፡ በድርጉዎች፡ ሁሉ፡
 ይህን፡ ትእዛዝ፡ ስጥቸላሁ፡— የሰማይ፡ አም
 ፳፭፤ ላክ፡ ሕግ፡ ጸሐፊ፡ ካህኑ፡ ዕዝራ፡ ከእናንተ፡
 የሚፈልገውን፡ ሁሉ፡ አዘጋጃለት፡ እስከ፡
 መቶ፡ መክለት፡ ብርም፡ ቢሆን፡ እስከ፡
 መቶም፡ የቆረሰ፡ መስፈሪያ፡ ስንደ፡ እስከ፡
 መቶም፡ የባዶስ፡ መስፈሪያ፡ የወይን፡ ጠጅ፡
 እስከ፡ መቶም፡ የባዶስ፡ መስፈሪያ፡ ዘይት፡
 ቢሆን፡ ፊውም፡ ያለ፡ ልክ፡ ቢሆን፡ ስጡ፡
 ፳፮፤ በንጉሡና፡ በልጆች፡ መንግሥት፡ ላይ፡ ቀጣ፡
 እንጻይሆን፡ የሰማይ፡ አምላክ፡ ያዘዘው፡ ሁሉ፡
 ለሰማይ፡ አምላክ፡ ቤት፡ በሙሉ፡ ይደረግ፡
 ደግሞም፡ በከህናቱና፡ በሌቀውያን፡ በመዘም
 ፳፯፤ ሬትም፡ በበረኞቹም፡ በናታኒምም፡ በዚህም፡
 በአግዚአብሔር፡ ቤት፡ በሚሠሩ፡ አገልጋዮች፡
 ላይ፡ ግብርና፡ ቀረጥ፡ ለሳምንት፡ እንጻይጣል፡
 ፳፰፤ ብልን፡ እናስታውቃችኋለን፡ አንተም፡ ዕገራ፡
 በእጅህ፡ እንጻልው፡ እንደ፡ አምላክህ፡ ጥበብ፡
 መጠን፡ በወንዝ፡ ማይ፡ ላሉ፡ ሕዝብ፡ ሁሉ፡
 የአምላክህን፡ ሕግ፡ በሚያውቁ፡ ሁሉ፡ ላይ፡
 ይፈርዱ፡ ዘንድ፡ ጻኖችንና፡ ፈራጆችን፡ እስ

ነሣ፡ የማያውቁትንም፡ እስተምሩአቸው ፡ የአ
 ምላክህንም፡ ሕግ፡ የንጉሡንም፡ ሕግ፡ በማያ
 ደርግ፡ ሁሉ፡ ላይ፡ የጥን፡ ወይም፡ ስደት፡
 ወይም፡ ገንዘብን፡ መወረስ፡ ወይም፡ ግዛት፡
 በኖጥነት፡ ይፈረድበት፡
 በኢየሩሳሌም፡ ያለውን፡ የአግዚአብሔር
 ርን፡ ቤት፡ ያሳምር፡ ዘንድ፡ እንደዚህ፡ ያለውን፡
 ነገር፡ በንጉሡ፡ ልብ፡ ያኖረ፡ በንጉሡም፡ በአ
 ማከሪያቸውም፡ በንጉሡም፡ ኃያላን፡ አለቆች፡
 ሁሉ፡ ፊት፡ ምሕረቱን፡ ወደ፡ እኔ፡ የላክ፡ የአ
 ባቶቻችን፡ አምላክ፡ አግዚአብሔር፡ ይባረክ፡
 እኔም፡ በላይ፡ በለችው፡ በአምላክ፡ በአግዚ
 አብሔር፡ እጅ፡ በረታሁ፡ ከእኔም፡ ጋር፡ እን
 ጻወጡ፡ ከእስራኤል፡ ዘንድ፡ አለቆችን፡ ሰበ
 ሰብሁ፡

ምዕራፍ ፡ ፳ ፡

በንጉሡ፡ በአርጤክስስ፡ መንግሥት፡ ከእኔ ፡ ስ
 ጋር፡ ከባቢሎን፡ የወጡ፡ የአባቶች፡ ቤቶች፡
 አለቆች፡ እነዚህ፡ ናቸው፡ ትውልዳቸውም፡
 ይህ፡ ነው፡ ከፈንሐስ፡ ልጆች፡ ጌርሰን፡ ከአ
 ታምር፡ ልጆች፡ ዳንኤል፡ ከዳዊት፡ ልጆች፡
 ሐጠስ፡ ከሐኪንያ፡ ልጆች፡ ከፋሮስ፡ ልጆች፡
 ከከርያስ፡ ከአርሱም፡ ጋር፡ መቶ፡ አምሳ፡ ወን
 ዶች፡ በትውልድ፡ ተቁጡ፡ ከፋቄጡ፡ ግዓብ፡
 ልጆች፡ የዘራኤል፡ ልጅ፡ ኤሊህ፡ ያይ፡ ከአር
 ሱም፡ ጋር፡ ሁለት፡ መቶ፡ ወንዶች፡ ከሐኪንያ፡
 ልጆች፡ የዩሐኪኤል፡ ልጅ፡ ከአርሱም፡ ጋር፡
 ሦስት፡ መቶ፡ ወንዶች፡ ከዓዲን፡ ልጆች፡
 የፍሩታን፡ ልጅ፡ ዔቤድ፡ ከአርሱም፡ ጋር፡
 አምሳ፡ ወንዶች፡ ከኤላም፡ ልጆች፡ የጎቶ
 ልፍ፡ ልጅ፡ የሻያ፡ ከአርሱም፡ ጋር፡ ሰባ
 ወንዶች፡ ከሰፋጥያስ፡ ልጆች፡ የሚካኤል፡
 ልጅ፡ ገባደድ፡ ከአርሱም፡ ጋር፡ ሰማንያ
 ወንዶች፡ ከአይሎስ፡ ልጆች፡ የይሁኤል፡
 ልጅ፡ አብደዩ፡ ከአርሱም፡ ጋር፡ ሁለት፡
 መቶ፡ አሥራ፡ ስምንት፡ ወንዶች፡ ከሰሎሚት፡
 ልጆች፡ የቦሲናዮ፡ ልጅ፡ ከአርሱም፡ ጋር፡
 መቶ፡ ስድሳ፡ ወንዶች፡ ከቤሰኞቹ፡ ከአይኒ
 ቃም፡ ልጆች፡ ሰማቸው፡ ይህ፡ ነው፡ ኤሊፋ
 የቤባይ፡ ልጅ፡ ከከርያስ፡ ከአርሱም፡ ጋር፡
 ሆነውም፡ ወንዶች፡ ከዓገገዶ፡ ልጆች፡
 የሃቃጣን፡ ልጅ፡ የሐናን፡ ከአርሱም፡ ጋር፡
 መቶ፡ አሥር፡ ወንዶች፡ ከአሰኞቹ፡ ከአይኒ
 ቃም፡ ልጆች፡ ሰማቸው፡ ይህ፡ ነው፡ ኤሊፋ
 ላት፡ ይሁኤል፡ ሸማያ፡ ከአርሱም፡ ጋር፡
 ስድሳ፡ ወንዶች፡ ከበጉቀይ፡ ልጆች፡ ወቃ
 ይና፡ ዘቡድ፡ ከእነርሱም፡ ጋር፡ ሰባ፡ ወንዶች፡
 ወደ፡ አንግሞም፡ ወደ፡ ሚራስስ፡ ወንዝ፡ ሰበሰ
 ብኝቸው፡ በዚያም፡ ሦስት፡ ቀን፡ ሰፈርን፡
 ሕዝቡንና፡ ከህናቱን፡ ስቂቶቻቸው፡ በዚያ፡
 ከሌቀ፡ ልጆች፡ ማንንም፡ አላገኘሁም፡ ወደ፡
 አለቆቹም፡ ወደ፡ አልጻጻም፡ ወደ፡ አርኤል፡
 ወደ፡ ሸማያ፡ ወደ፡ ኤልናታን፡ ወደ፡ ያራብ፡
 ወደ፡ ኤልናታን፡ ወደ፡ ናታን፡ ወደ፡ ከከር

ያስ፡ ወደ፡ ሚሱላም፡ ደግሞም፡ ወደ፡ አዋ
 ቂምቹ፡ ወደ፡ ዮያሪሳና፡ ወደ፡ ኤልናታን፡
 ላክሁ፡ በከሰፋዮ፡ ስፍራ፡ ወደ፡ ነበረው፡
 ወደ፡ አለቃው፡ ወደ፡ አይ፡ ላክኋቸው፡ ለአ
 ምላካችን፡ ቤት፡ አገልጋዮችን፡ ያመጡልን፡
 ዘንድ፡ በከሰፋዮ፡ ስፍራ፡ ለሚኖሩት፡ ለአይና፡
 ለወንድሞቹ፡ ለናታኒም፡ የሚነግሩአቸውን፡
 በአፋቸው፡ አደረግሁ፡ ፡ በአያችንም፡ መል
 ከም፡ በሆነው፡ በአምላካችን፡ እጅ፡ ከእስራ
 ኤል፡ ልጅ፡ ከሌቀ፡ ልጅ፡ ከሞሐሊ፡ ልጆች፡
 ወገን፡ የነበረውን፡ አስተዋይ፡ ሰጡ፡ ሰራብ
 ያን፡ ከአርሱም፡ ጋር፡ አሥራ፡ ስምንቱን፡
 ልጆቹንና፡ ወንድሞቹን፡ አመጡልን፡ ፡ ደግ
 ሞቹ፡ ሐሸብያን፡ ከአርሱም፡ ጋር፡ ከሚራራ፡
 ልጆች፡ ወንድን፡ የነበረውን፡ የሸያንና፡ ህያውን፡
 ወንድሞቹንና፡ ልጆቻቸውን፡ ሌቀውያንንም፡
 እንዲያገለግሉ፡ ጻዊትና፡ አለቆቹ፡ ከሰጡአ
 ቸው፡ ናታኒም፡ ውስጥ፡ ሁለት፡ መቶ፡ ህያ፡
 ናታኒም፡ አመጡ፡ እነዚህም፡ ሁሉ፡ በስም፡
 በሰማቸው፡ ተጠሩ ፡
 በአምላካችን፡ ፊት፡ ራሳችንን፡ እናዋርድ፡
 ዘንድ፡ ከአርሱም፡ የቀናውን፡ መንገድ፡ ለአ
 ኛና፡ ለልጆቻችን፡ ለንብረታችንም፡ ሁሉ፡
 እንላምን፡ ዘንድ፡ በዚያ፡ በአጎባ፡ ወንዝ፡ አጠ
 ገብ፡ ጸም፡ አወጅሁ፡ ፡ ንጉሡንም፡— የአም
 ላካችን፡ እጅ፡ ሁሉ፡ የሚሸጉት፡ ሁሉ፡ ላይ፡ ለመ
 ልከም፡ ነው፡ ኃይሉና፡ ቀጣው፡ ግን፡ እር
 ሱን፡ በሚተወ፡ ሁሉ፡ ላይ፡ ነው፡ ብለን፡
 ተናግረን፡ ነበርና፡ በመንገድ፡ ከላው፡ ጠላት፡
 ያድኑን፡ ዘንድ፡ ጭፍራና፡ ፈረሰኞች፡ ከን
 ጉሡ፡ እለምን፡ ዘንድ፡ አፍሬ፡ ነበርና፡ ስለዚ
 ህም፡ ነገር፡ ጸምን፡ ወደ፡ አግዚአብሔርም፡
 ለመንገ፡ እርሱም፡ ተለመደን ፡
 ከከህናቱም፡ አለቆች፡ አሥራ፡ ሁለት፡ ሰም
 ጎችን፡ ሰራብያንና፡ ሐሸብያን፡ ከእነርሱም፡
 ጋር፡ አሥር፡ ወንድሞቻቸውን፡ ለየሁ፡ ንጉ
 ሳው፡ አማካሪያቸው፡ አለቆቹም፡ በዚያም፡ የተ
 ገኙት፡ እስራኤል፡ ሁሉ፡ ያቀረቡትን፡ ለአም
 ላካችን፡ ቤት፡ የቀረበውን፡ ብሩንና፡ ወርቁን፡
 ዕቃውንም፡ መገኘ፡ ሰጠኋቸው፡ ስድስት፡
 መቶ፡ አምሳ፡ መክለት፡ ብር፡ አንድ፡ መቶም፡
 መክለት፡ የብር፡ ዕቃዎች፡ አንድ፡ መቶም፡
 መክለት፡ ወርቅ፡ ሆኖም፡ በለሺህ፡ ጻፈክ፡
 የወርቅ፡ ጽዋዎች፡ ሁለትም፡ እንደ፡ ወርቅ፡
 የከበሩ፡ ከጥሩ፡ ከሚያንጸበርቅ፡ ናስ፡ የተ
 ሠሩ፡ ዕቃዎች፡ መገኘ፡ በእጃቸው፡ ሰጠሁ፡
 እኔም፡— እናንተ፡ ለአግዚአብሔር፡ ተቀድሳ
 ቸኋል፡ ስቃዎቹንና፡ ቅዱስ፡ ናቸው፡ ብሩና፡
 ወርቁም፡ ለአባቶቻችን፡ አምላክ፡ ለአግዚአብ
 ሔር፡ በፈቃድ፡ የቀረበ፡ ነው፡ በከህናትና፡
 በሌቀውያን፡ አለቆች፡ በእስራኤልም፡ አባቶች፡
 ቤቶች፡ አለቆች፡ ፊት፡ በኢየሩሳሌም፡ በአግ
 ቢአብሔር፡ ቤት፡ ጻዳዎች፡ ውስጥ፡ እስክት
 መገኙ፡ ድረስ፡ ተገታቸው፡ ጠብቁ፡ አልጻ

ቸው፡ ከህናቱና፡ ሌቀውያኑም፡ ወደ፡ ኢየሩሳ ፡ ስ
 ሌም፡ ወደ፡ አምላካችን፡ ቤት፡ ይወስዱት፡
 ዘንድ፡ ብሩንና፡ ወርቁን፡ ዕቃዎቹንም፡ በሚ
 ዘን፡ ተቀበሉ፡
 በመጀመሪያውም፡ ወር፡ በአሥራ፡ ሁለተ ፡ ስ
 ኛው፡ ቀን፡ ወደ፡ ኢየሩሳሌም፡ እንሄድ፡ ዘንድ፡
 ከአጎባ፡ ወንዝ፡ ተነሣን፡ የአምላካችንም፡ እጅ፡
 በአያችን፡ ነበረ፡ በመንገድም፡ ከጠላትና፡ ከሚ
 ሸምቅ፡ ሰጡ፡ እጅ፡ አዳንን፡ ወደ፡ ኢየሩሳሌም፡
 ደረሰን፡ በዚያም፡ ሦስት፡ ቀን፡ ተቀመጥን ፡
 በአራተኛውም፡ ቀን፡ ብሩና፡ ወርቁ፡ ዕቃዎ ፡ ስ
 ቹም፡ በአምላካችን፡ ቤት፡ በከህና፡ በአርሱ፡
 ልጅ፡ በሚረዋት፡ እጅ፡ ተመሳሳይ፡ ከአርሱም፡
 ጋር፡ የፈንሐስ፡ ልጅ፡ አልጻጻም፡ ነበረ፡ ከእነ
 ርሱም፡ ጋር፡ ሌቀውያን፡ የኢያሱ፡ ልጅ፡ የዛ
 ብትና፡ የቤጋይ፡ ልጅ፡ የናድያ፡ ነበሩ፡ ሁሉም፡
 በቀጥጥርና፡ በሚዘን፡ ተመዘነ፡ ሚዛኑም፡ ሁሉ፡
 በዚያን፡ ጊዜ፡ ተጻፈ ፡
 ከምርኮም፡ የወጡት፡ ምርኮኞች፡ ለእስራ ፡ ስ
 ኤል፡ አምላክ፡ ለሚቃጠል፡ መሥዋዕት፡ ስለ፡
 እስራኤል፡ ሁሉ፡ አሥራ፡ ሁለት፡ ወይደረፍች፡
 ዘጠና፡ ስድስቶች፡ አውራ፡ በጎች፡ ሰባ፡ ሰባ
 ትም፡ በጠቶች፡ ለኃጢአት፡ መሥዋዕት፡
 አሥራ፡ ሁለት፡ አውራ፡ ፍየሎች፡ አቀረቡ፡
 ይህ፡ ሁሉ፡ ለአግዚአብሔር፡ የሚቃጠል፡
 መሥዋዕት፡ ነበረ ፡ የንጉሡንም፡ ትእዛዝ ፡ ስ
 በወንዙ፡ ማይ፡ ላሉት፡ ለንጉሡ፡ ሹማዎቶ
 ጎችና፡ ገዢዎች፡ ሰጡ፡ እነርሱም፡ ሕዝቡንና፡
 የአግዚአብሔርን፡ ቤት፡ አገዙ ፡

ምዕራፍ ፡ ፱ ፡

ይህም፡ ከተፈጸመ፡ በኋላ፡ አለቆቹ፡ ወደ ፡ ስ
 እኔ፡ ቀርበው— የእስራኤል፡ ሕዝብ፡ ከህና ፡ ስ
 ቱም፡ ሌቀውያኑም፡ እንደ፡ ከነዓናውያን፡
 እንደ፡ ኬጢያውያን፡ እንደ፡ ፊርዛውያን፡
 እንደ፡ ኢያቡሳውያን፡ እንደ፡ አዋናውያን፡
 እንደ፡ ምዓብውያን፡ እንደ፡ ግብጻውያንና፡
 እንደ፡ አዋራውያን፡ ርኅሳት፡ ያደርጋሉ፡
 እንጂ፡ ከምድር፡ አሕዛብ፡ አልተለዩም፡ ለራ ፡ ስ
 ሳቸውንና፡ ለልጆቻቸውም፡ ሴቶች፡ ልጆቻቸ
 ገውን፡ ወስደዋል፡ የተቀደሰውንም፡ ዘር፡ ለም
 ድር፡ አሕዛብ፡ ጋር፡ ደብልቀዋል፡ አስቀድ
 ሞም፡ አለቆቹና፡ ሹማዎቹቹ፡ በዚህ፡ መተላ
 ላፍ፡ መጀመሪያ፡ ሆነዋል፡ አሉኝ ፡ ይሆንም፡
 ነገር፡ በሰማሁ፡ ጊዜ፡ ልብሴንና፡ መጉናጸፊያ
 ዩን፡ ቀደድሁ፡ የራሴንና፡ የጠሚንም፡ ጠገገር፡
 ነጨሁ፡ ደንግጨም፡ ተቀመጥሁ ፡ ስለ፡ ምር ፡ ስ
 ከኞቹም፡ መተላለፍ፡ የእስራኤልን፡ አምላክ፡
 ቃል፡ የሚፈሩ፡ ሁሉ፡ ወደ፡ እኔ፡ ተሰበሰቡ፡
 እኔም፡ እስከ፡ ሠርክ፡ መሥዋዕት፡ ድረስ፡
 ደንግጨም፡ ተቀመጥሁ ፡
 በሠርክም፡ መሥዋዕት፡ ጊዜ፡ ልብሴና፡ መጉናጸ ፡ ስ
 ኛ፡ ጸፈራይ፡ እንደ፡ ተቀደደ፡ ሆኖ፡ ከመዋረዱ፡
 ተነሣሁ፡ በጉልበቴም፡ ተንበርክኩ፡ ወደ፡ አም

ላኬ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ እጀን ፡ ከረጋሁ ።
 እንህም ፡ አልሁ ፡ አምላኬ ፡ ሆይ ፡ ኃጢአ
 ታችን ፡ በረሳችን ፡ ላይ ፡ በዝቅልልና ፡ በደላች
 ንም ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ብሎአልና ፡ አም
 ላኬ ፡ ሆይ ፡ ፈሬት ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ አነሣ ፡ ዘንድ ፡
 ፳፯ ፡ አፍራሁ ፡ እፈራማሁ ። ከአባቶቻችን ፡
 ዘመን ፡ ደምረን ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ እጅግ ፡
 በድላናል ፡ ዛሬም ፡ እንደ ፡ ሆነው ፡ ስለ ፡ ኃጢአ
 ታችን ፡ እኛና ፡ ንጉሦቻችን ፡ ከሀናቶቻችንም ፡
 ለሰይፍና ፡ ለምርኮ ፡ ለብዝሃዎች ፡ ለአፍረት ፡
 በምድር ፡ ነገሥታት ፡ እጅ ፡ ተጣልን ። አሁ
 ንም ፡ ቅሬታ ፡ ይተውልን ፡ ዘንድ ፡ በተቀደሰ
 ውም ፡ ስፍራው ፡ ትንክርን ፡ ይሰጠን ፡ ዘንድ ፡
 አምላካችንም ፡ ዓይኖቻችን ፡ ያበረ ፡ ዘንድ ፡
 በባርነትም ፡ ሳለን ፡ ጥቂት ፡ የሕይወት ፡ መታ
 ደስን ፡ ይሰጠን ፡ ዘንድ ፡ ለጥቂት ፡ ጊዜ ፡ ከአም
 ላካችን ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ሞገስ ፡ ተሰጥቶናል ።
 በረያዎች ፡ ነገና ፡ አምላካችን ፡ ግን ፡ በባርነታ
 ችን ፡ አልተወንም ፡ የሕይወት ፡ መታደስን ፡
 ይሰጠን ፡ ዘንድ ፡ የአምላካችንንም ፡ ቤት ፡ እን
 ሠራ ፡ ዘንድ ፡ የተፈታውንም ፡ እንጠግን ፡
 ዘንድ ፡ በይሁዳና ፡ በኢየሩሳሌምም ፡ ቅጥር ፡
 ይደረግልን ፡ ዘንድ ፡ በፋርስ ፡ ነገሥታት ፡ ፈት ፡
 በ፪፻፲፱፻፲፱ ፡ መሪቱን ፡ ሰጠን ። አሁን ፡ አምላካችን ፡
 ሆይ ፡ ፡ ትወርሱለት ፡ ዘንድ ፡ የምትገቡበት ፡
 ምድር ፡ በምድር ፡ አሕዛብ ፡ ርዥሰት ፡ ረከሳ
 ለች ፡ ከዳር ፡ እስከ ፡ ዳርም ፡ ድረስ ፡ ከርዥሰታ
 ቸው ፡ ከጸያፍ ፡ ሥራቸውም ፡ ተዋልታለች ።
 አሁንም ፡ ትበረቱ ፡ ዘንድ ፡ የምድርንም ፡ ፍሬ ፡
 ትበሉ ፡ ዘንድ ፡ ለዘላለምም ፡ ለልጆቻችሁ ፡
 ታወርሱለት ፡ ዘንድ ፡ ሌቶች ፡ ልጆቻችሁን ፡
 ለልጆቻችሁ ፡ አትሰጡ ፡ ሌቶች ፡ ልጆቻችሁ
 ንም ፡ ለልጆቻችሁ ፡ አትውሱዱ ፡ ሰላማቸው
 ንና ፡ ደግንነታቸውንም ፡ ለዘላለም ፡ አትሹ ፡
 ብዛህ ፡ በባሪያዎችህ ፡ በነቢያት ፡ ያዘዝኸውን ፡
 ትእዛዝ ፡ ትተናልና ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ምን ፡ እንላ
 ለን ፡ ስለ ፡ ክፉ ፡ ሥራችንና ፡ ስለ ፡ ታላቁ ፡ በደላ
 ችን ፡ ከገኘን ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ በኋላ ፡ አንተ ፡ አም
 ላካችን ፡ እንደ ፡ ኃጢአታችን ፡ ብዛት ፡ አልቀ
 ሠፍኸንም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ቅሬታን ፡ ሰጠኸን ።
 በውኑ ፡ ተመልሰን ፡ ትእዛዝህን ፡ እናፈርስ ፡
 ዘንድ ፡ ርዥሰ ፡ ሥራን ፡ ከሚሠሩ ፡ ከእነዚህም ፡
 አሕዛብ ፡ ጋር ፡ እንገባ ፡ ዘንድ ፡ ይገባናልን ፡ አን
 ተስቅሬታ የሌለንና ፡ የማናመልጥ ፡ እስከዘንድን ፡
 ፪፻፳፯ ፡ ድረስ ፡ እንድታጠፋን ፡ አትቂጣንም ፡ አቤቱ ፡
 የእስራኤል ፡ አምላክ ፡ ሆይ ፡ አንተ ፡ ጻድቅ ፡
 ነህ ፡ ዛሬም ፡ እንደ ፡ ሆነው ፡ እኛ ፡ አምልጠን ፡
 ቀርተናል ፡ እነሆ ፡ በፈትህ ፡ በበደላችን ፡ አለን ፡
 ስለዚህ ፡ በፈትህ ፡ ሊቆም ፡ የሚችል ፡ የለም ።

ምዕራፍ ፡ ፲ ፡

፩ ፡ ዕገራም ፡ እያለቀሰና ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡
 ፈት ፡ እየወደቀ ፡ በደላየና ፡ በተናዘዘ ፡ ጊዜ ፡ ከእ
 ስራኤል ፡ ዘንድ ፡ የወንድና ፡ የሌት ፡ የሕፃና

ትም ፡ እጅግ ፡ ታላቅ ፡ ጉብኤ ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡
 ተሰበሰበ ፡ ሕዝቡም ፡ እጅግ ፡ አለቀሱ ። ከእ
 ላም ፡ ልጆች ፡ ወገን ፡ የነበረም ፡ የይሁዳ ፡ ልጅ ፡
 ሴኬንያ ፡ ዕገራን ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ ተናገ
 ረው ፡ ፡ አምላካችንን ፡ በድላናል ፡ የምድርን ፡
 አሕዛብ ፡ እንግዶች ፡ ሌቶች ፡ አግብተናል ፡
 እሁን ፡ ግን ፡ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ ገና ፡ ለእስራኤል ፡
 ተስፋ ፡ አለ ። አሁንም ፡ እንደ ፡ ጌታዬና ፡ የአ
 ምላካችንን ፡ ትእዛዝ ፡ እንደሚፈሩት ፡ ምክር ፡
 ሌቶችን ፡ ሁሉ ፡ ከእነርሱም ፡ የተወለዱትን ፡
 እንሰድድ ፡ ዘንድ ፡ ከአምላካችን ፡ ጋር ፡ ቃል ፡
 ቢዳን ፡ እናድርግ ፡ እንደ ፡ ሕጉም ፡ ይደረግ ።
 ይህም ፡ ነገር ፡ ለአንተ ፡ ይገባልና ፡ እኛም ፡ ከእ
 አንተ ፡ ጋር ፡ ነገና ፡ ተነሣ ፡ አይዘህ ፡ አድርገው ።
 ዕገራም ፡ ተነሣ ፡ አለቆቹንና ፡ ከሀናቱን ፡ ሌቀ
 ውያትንም ፡ እስራኤልንም ፡ ሁሉ ፡ እንደዚህ ፡
 ቃል ፡ ያድርጉ ፡ ዘንድ ፡ አማለ ፡ እነርሱም ፡
 ግሉ ። ዕገራም ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ ፈት ፡
 ተነሥቶ ፡ ወደ ፡ ኤልያሴብ ፡ ልጅ ፡ ወደ ፡ ዮሐ
 ናን ፡ ገና ፡ ገባ ፡ ስለ ፡ ምርኮቻቸው ፡ ኃጢአት ፡
 ያለቅስ ፡ ነበርና ፡ ገብቶ ፡ እንጀራ ፡ አልበላም ፡
 ውኃም ፡ አልጠጣም ። ምርኮቻቸው ፡ ሁሉ ፡
 ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ እንዲሰበሰቡ ፡ እንደ ፡ አለ
 ቆቹና ፡ እንደ ፡ ሽማግሌዎችም ፡ ምክር ፡ በሦ
 ስት ፡ ቀን ፡ ውስጥ ፡ ያልመጡ ፡ ሁሉ ፡ ንብረቱ ፡
 ሁሉ ፡ እንዲወሰን ፡ እርሱም ፡ ከምርኮው ፡
 ጉብኤ ፡ እንዲላይ ፡ በይሁዳና ፡ በኢየሩሳሌም ፡
 ላይ ፡ አቀጅ ፡ ነገሩ ።

ሦስት ፡ ቀንም ፡ ሰያልና ፡ በዘጠኝኛው ፡ ወር ፡
 ከወሩም ፡ በሀያኛው ፡ ቀን ፡ የይሁዳና ፡ የብንያም ፡
 ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ ተሰበሰቡ ፡ ሕዝ
 ቡም ፡ ሁሉ ፡ ስለዚህ ፡ ነገርና ፡ ስለ ፡ ታላቁ ፡ ዝናብ ፡
 እየተንቀጠቀጡ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ ፈት ፡
 ባለው ፡ አደባባይ ፡ ተቀመጡ ። ከሁኑም ፡ ዕገራ ፡
 ተነሥቶ ፡ ፡ ተላልፋችኋል ፡ የእስራኤልን ፡
 በደል ፡ ታበዙ ፡ ዘንድ ፡ እንግዶችን ፡ ሌቶች ፡
 አግብታችኋል ። አሁንም ፡ ለአባቶቻችሁ ፡ አም
 ላክ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ተናዘዙ ፡ ደስ ፡ የሚያ
 ሰኘውንም ፡ አድርጉ ፡ ከምድርም ፡ አሕዛብን ፡
 ከእንግዶች ፡ ሌቶች ፡ ተለዩ ፡ አላቸው ። ጉባኤ
 ውም ፡ ሁሉ ፡ በታላቅ ፡ ድምፅ ፡ መልሰው ፡ እን
 ዲህ ፡ እሉ ፡ ፡ እንደ ፡ ተናገርኸን ፡ እናደርግ ፡
 ዘንድ ፡ ይገባናል ። ነገር ፡ ግን ፡ የሕዝቡ ፡ ቀጥጥር ፡
 ብዙ ፡ ነው ፡ ጊዜውም ፡ የተልቅ ፡ ዝናብ ፡ ጊዜ ፡
 ነው ፡ በሚጻም ፡ ልንቆም ፡ አንችልም ፡ በዚ
 ህም ፡ ነገር ፡ እጅግ ፡ በድላናልና ፡ ይህ ፡ ሥራ ፡
 የአንድ ፡ ወይም ፡ የሁለት ፡ ቀን ፡ ሥራ ፡ አይደ
 ለም ። አለቆቻችንም ፡ በጉባኤው ፡ ሁሉ ፡
 ፋንታ ፡ ይቆሙ ፡ ስለዚህም ፡ ነገር ፡ የአምላካ
 ችን ፡ ጽኑ ፡ ቀጣ ፡ ከእኛ ፡ ይመለስ ፡ ዘንድ ፡
 እንግዶቹን ፡ ሌቶች ፡ ያገቡት ፡ በከተሞቻችን ፡
 ያሉት ፡ ሁሉ ፡ በተቀጠረው ፡ ጊዜ ፡ ይምጡ ፡
 ከእነርሱም ፡ ጋር ፡ የከተማ ፡ ሁሉ ፡ ሽማግሌዎ
 ችና ፡ ፈራጆች ፡ ይምጡ ። ነገር ፡ ግን ፡ የላሣ

ጌል ፡ ልጅ ፡ የናታንና ፡ የቴቱቀ ፡ ልጅ ፡ የሕዝቡ ፡
 ይህን ፡ ነገር ፡ ተቃወሙ ፡ ሚሴላምና ፡ ሌቀዌ
 ውም ፡ ሳበታይ ፡ ረዳአቸው ።
 ምርኮቻቸው ፡ እንዲህ ፡ አደረጉ ፡ ከሁኑ ፡
 ዕገራም ፡ የአባቶችም ፡ ቤቶች ፡ አለቆች ፡ በየ
 አባቶቻቸው ፡ ቤቶች ፡ ተለዩ ፡ ሁሉም ፡ በየሰ
 ግቸው ፡ ተጻፉ ፡ በአሥረኛውም ፡ ወር ፡ በመ
 ጀመሪያው ፡ ቀን ፡ ነገሩን ፡ ይመረምሩ ፡ ዘንድ ፡
 ተቀመጡ ። እስከ ፡ መጀመሪያውም ፡ ወር ፡
 እስከ ፡ መጀመሪያው ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ሠርተው ፡
 እንግዶቹን ፡ ሌቶች ፡ ያገቡትን ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡
 መርምረው ፡ ወረረሱ ።
 ከከሀናቱም ፡ ወገን ፡ ልጆች ፡ እንግዶቹን ፡
 ሌቶች ፡ ያገቡ ፡ ሰዎች ፡ ተገኙ ፡ ከኢየሴይቅ ፡
 ልጅ ፡ ከኢያሱ ፡ ልጆችና ፡ ከወንድሞቹ ፡ መፅ
 ሢያይ ፡ አልጻገው ፡ ያፈሩ ፡ ነጻዳያስ ። ሚስቶቻ
 ቸውን ፡ ያፈቱ ፡ ዘንድ ፡ እጃቸውን ፡ ሰጡ ፡ ስለ ፡
 በደላቸውም ፡ ከመንጋው ፡ አንድ ፡ አውራ ፡
 በግ ፡ ለበደል ፡ መሥዋዕት ፡ አቀረቡ ። ከእ
 ሌል ፡ ልጅ ፡ ልጆችም ፡ አናረኝ ፡ ዝባድያ ። ከከሪም ፡
 ልጆችም ፡ መፅሢያ ፡ አልያስ ፡ ሸማያ ፡ ይሁ
 ሌል ፡ ያዘያ ። ከፋስቲር ፡ ልጆችም ፡ ኤልዳ
 ጌናይ ፡ መፅሢያ ፡ ይሰማኤል ፡ ናትናኤል ፡
 የዛባት ፡ ኤልጻሣ ።
 ከሌቀውያንም ፡ የዛባት ፡ ሰሚኢ ፡ ቀለጣብ ፡
 የሚባል ፡ ቀለያ ፡ ፈታያ ፡ ይሁዳ ፡ አልጻገው ፡
 ከመዘምራንም ፡ ኤልያሴብ ፡ ከበረኞችም ፡
 ስሉም ፡ ጤሌም ፡ ኡራ ።

የሕክልያ ፡ ልጅ ፡ የነህምያ ፡ ቃል ።
 በሀያኛው ፡ ዓመት ፡ በካሌሉ ፡ ወር ፡ እንዲህ ፡
 ሆነ ፡ እኔ ፡ በሱላ ፡ ግንብ ፡ ሳለሁ ፡ ከወንድሞቹ ፡
 አንዱ ፡ አናረ ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ ሌሎች ፡ ሰዎች ፡
 ከይሁዳ ፡ ላይ ፡ እኔም ፡ የዳኑትን ፡ ከምርኮ ፡
 የተፈሩትን ፡ የአይሁድን ፡ ነገር ፡ የኢየሩሳሌም ፡
 ንግሥ ፡ ጠየቅኋቸው ። እነርሱም ፡ በዚያ ፡
 ስፍራ ፡ ያሉት ፡ ከምርኮ ፡ የተፈሩት ፡ ቅሬታ
 ዎች ፡ በታላቅ ፡ መዘራና ፡ ስድብ ፡ አሉ ፡ የኢየ
 ሩሳሌም ፡ ቅጥር ፡ ፈርሶአል ፡ በርችቀም ፡
 በእሳት ፡ ተቃጥለዋል ፡ አሉኝ ።
 ይህንም ፡ ቃል ፡ በሰማሁ ፡ ጊዜ ፡ ተቀምጠው ፡
 አለቀሱ ፡ እያሉ ፡ ቀንም ፡ አዝን ፡ ነበር ፡ በሰማ
 ሆኖ ፡ አምላክ ፡ ፈት ፡ እጸምና ፡ እጸልዩ ፡ ነበር ፡
 እንዲህም ፡ አሁ ፡ ፡ አቤቱ ፡ የሰማይ ፡ አም
 ላክ ፡ ሆይ ፡ ለሚወድዱህ ፡ ትእዛዝህን ፡ ለሚ
 ያደርጉ ፡ ቃል ፡ ቢዳንንና ፡ ምሕረትን ፡ የምትጠ
 ብቅ ፡ ታላቅና ፡ የተፈራረሁ ፡ አምላክ ፡ ሆይ ፡ እኔ ፡

ከእስራኤልም ፡ ከፋርስ ፡ ልጆች ፡ ራምያ ፡ ጽፎ
 ይዘያ ፡ መልክያ ፡ ሚያሚን ፡ አልጻገው ፡ ጽፎ
 መታንያ ፡ ከካርያስ ፡ ይሁኤል ፡ አብዳ ፡ ይሪ
 ሞት ፡ ኤልያ ፡ ከዛቱፅ ፡ ልጆችም ፡ ጌሊዮ
 ጌናይ ፡ ኤልያሴብ ፡ መታንያ ፡ ይሪሞት ፡ ጽፎ
 ዛባድ ፡ ግዚዛ ፡ ከቤባይ ፡ ልጆችም ፡ ይሆሐ
 ናን ፡ ሐናንያ ፡ ዛባይ ፡ አጥላይ ፡ ከባኒ ፡ ልጆ
 ችም ፡ ሚሴላም ፡ መሉክ ፡ ጻዳያ ፡ ያሱብ ፡ ጽፎ
 ሸጻል ፡ ራምት ፡ ከፈሐት ፡ ሞግብ ፡ ልጆችም ፡ ጽፎ
 ጻድና ፡ ከላል ፡ በናያስ ፡ መፅሢያ ፡ መታ
 ንያ ፡ ባስልኤል ፡ ቢንዌ ፡ ምናሌ ፡ ከከሪም ፡
 ልጆችም ፡ አልጻገው ፡ ይሸያ ፡ መልክያ ፡
 ሸማያ ፡ ስምያን ፡ ብንያም ፡ መሉክ ፡ ሰማ
 ራያ ፡ ከሐሱም ፡ ልጆችም ፡ መትናይ ፡ ጽፎ
 መተታ ፡ ዛባድ ፡ ኤሊፋት ፡ ይሪሞይ ፡ ምናሌ ፡ ጽፎ
 ሰሚኢ ፡ ከባኒ ፡ ልጆችም ፡ መፅሢያ ፡ ጻም
 ራም ፡ ኡኤል ፡ በናያስ ፡ ቤድያ ፡ ኬልቅያ ፡ ጽፎ
 ወንያ ፡ ሚሪሞት ፡ ኤልያሴብ ፡ መታንያ ፡ ጽፎ
 መትናይ ፡ የዕሁ ፡ ባኒ ፡ ቢንዌ ፡ ሰሚኢ ፡ ጽፎ
 ሰሌምያ ፡ ናታን ፡ ጻዳያ ፡ መክንድባይ ፡ ጽፎ
 ሌሌይ ፡ ሸራይ ፡ ኤዝርኤል ፡ ሰሌምያ ፡ ሰማ ፡ ጻፎ
 ራያ ፡ ስሉም ፡ አማርያ ፡ የሌፍ ፡ ከናባው ፡ ጻፎ
 ልጆችም ፡ ይሪኤል ፡ መታንያ ፡ ዛባድ ፡
 ከቢና ፡ ያዳይ ፡ ኢየሱል ፡ በናያስ ፡ እነዚህ ፡ ጽፎ
 ሁሉ ፡ እንግዶቹን ፡ ሚስቶች ፡ አግብተው ፡
 ነበር ፡ ከእነዚህም ፡ ሚስቶች ፡ አይሌሞቹ ፡
 ልጆችን ፡ ወልደው ፡ ነበር ።

መ ጽሐፈ ፡ ነ ሀ ም ያ ።

(እርሱም ፡ በግዕዝ ፡ የመጽሐፈ ፡ ዕገራ ፡ ክፍል ፡ ነው ።)

ምዕራፍ ፡ ፩ ።
 የሕክልያ ፡ ልጅ ፡ የነህምያ ፡ ቃል ።
 በሀያኛው ፡ ዓመት ፡ በካሌሉ ፡ ወር ፡ እንዲህ ፡
 ሆነ ፡ እኔ ፡ በሱላ ፡ ግንብ ፡ ሳለሁ ፡ ከወንድሞቹ ፡
 አንዱ ፡ አናረ ፡ ከእርሱም ፡ ጋር ፡ ሌሎች ፡ ሰዎች ፡
 ከይሁዳ ፡ ላይ ፡ እኔም ፡ የዳኑትን ፡ ከምርኮ ፡
 የተፈሩትን ፡ የአይሁድን ፡ ነገር ፡ የኢየሩሳሌም ፡
 ንግሥ ፡ ጠየቅኋቸው ። እነርሱም ፡ በዚያ ፡
 ስፍራ ፡ ያሉት ፡ ከምርኮ ፡ የተፈሩት ፡ ቅሬታ
 ዎች ፡ በታላቅ ፡ መዘራና ፡ ስድብ ፡ አሉ ፡ የኢየ
 ሩሳሌም ፡ ቅጥር ፡ ፈርሶአል ፡ በርችቀም ፡
 በእሳት ፡ ተቃጥለዋል ፡ አሉኝ ።
 ይህንም ፡ ቃል ፡ በሰማሁ ፡ ጊዜ ፡ ተቀምጠው ፡
 አለቀሱ ፡ እያሉ ፡ ቀንም ፡ አዝን ፡ ነበር ፡ በሰማ
 ሆኖ ፡ አምላክ ፡ ፈት ፡ እጸምና ፡ እጸልዩ ፡ ነበር ፡
 እንዲህም ፡ አሁ ፡ ፡ አቤቱ ፡ የሰማይ ፡ አም
 ላክ ፡ ሆይ ፡ ለሚወድዱህ ፡ ትእዛዝህን ፡ ለሚ
 ያደርጉ ፡ ቃል ፡ ቢዳንንና ፡ ምሕረትን ፡ የምትጠ
 ብቅ ፡ ታላቅና ፡ የተፈራረሁ ፡ አምላክ ፡ ሆይ ፡ እኔ ፡

ከእስራኤልም ፡ ከፋርስ ፡ ልጆች ፡ ራምያ ፡ ጽፎ
 ይዘያ ፡ መልክያ ፡ ሚያሚን ፡ አልጻገው ፡ ጽፎ
 መታንያ ፡ ከካርያስ ፡ ይሁኤል ፡ አብዳ ፡ ይሪ
 ሞት ፡ ኤልያ ፡ ከዛቱፅ ፡ ልጆችም ፡ ጌሊዮ
 ጌናይ ፡ ኤልያሴብ ፡ መታንያ ፡ ይሪሞት ፡ ጽፎ
 ዛባድ ፡ ግዚዛ ፡ ከቤባይ ፡ ልጆችም ፡ ይሆሐ
 ናን ፡ ሐናንያ ፡ ዛባይ ፡ አጥላይ ፡ ከባኒ ፡ ልጆ
 ችም ፡ ሚሴላም ፡ መሉክ ፡ ጻዳያ ፡ ያሱብ ፡ ጽፎ
 ሸጻል ፡ ራምት ፡ ከፈሐት ፡ ሞግብ ፡ ልጆችም ፡ ጽፎ
 ጻድና ፡ ከላል ፡ በናያስ ፡ መፅሢያ ፡ መታ
 ንያ ፡ ባስልኤል ፡ ቢንዌ ፡ ምናሌ ፡ ከከሪም ፡
 ልጆችም ፡ አልጻገው ፡ ይሸያ ፡ መልክያ ፡
 ሸማያ ፡ ስምያን ፡ ብንያም ፡ መሉክ ፡ ሰማ
 ራያ ፡ ከሐሱም ፡ ልጆችም ፡ መትናይ ፡ ጽፎ
 መተታ ፡ ዛባድ ፡ ኤሊፋት ፡ ይሪሞይ ፡ ምናሌ ፡ ጽፎ
 ሰሚኢ ፡ ከባኒ ፡ ልጆችም ፡ መፅሢያ ፡ ጻም
 ራም ፡ ኡኤል ፡ በናያስ ፡ ቤድያ ፡ ኬልቅያ ፡ ጽፎ
 ወንያ ፡ ሚሪሞት ፡ ኤልያሴብ ፡ መታንያ ፡ ጽፎ
 መትናይ ፡ የዕሁ ፡ ባኒ ፡ ቢንዌ ፡ ሰሚኢ ፡ ጽፎ
 ሰሌምያ ፡ ናታን ፡ ጻዳያ ፡ መክንድባይ ፡ ጽፎ
 ሌሌይ ፡ ሸራይ ፡ ኤዝርኤል ፡ ሰሌምያ ፡ ሰማ ፡ ጻፎ
 ራያ ፡ ስሉም ፡ አማርያ ፡ የሌፍ ፡ ከናባው ፡ ጻፎ
 ልጆችም ፡ ይሪኤል ፡ መታንያ ፡ ዛባድ ፡
 ከቢና ፡ ያዳይ ፡ ኢየሱል ፡ በናያስ ፡ እነዚህ ፡ ጽፎ
 ሁሉ ፡ እንግዶቹን ፡ ሚስቶች ፡ አግብተው ፡
 ነበር ፡ ከእነዚህም ፡ ሚስቶች ፡ አይሌሞቹ ፡
 ልጆችን ፡ ወልደው ፡ ነበር ።

ጸሎት፡ ስምህንም፡ ይፈሩ፡ ዘንድ፡ የሚወድዱትን፡ የባሪያዎችን፡ ጸሎት፡ ያድምጥ፡ ዛሬም፡ ለባሪያህ፡ ለክናውንላት፡ ስዚህም፡ ሰው፡ ፊት፡ ምስረትን፡ ስጠው፡ = እኔም፡ ለንጉሡ፡ ጠጅ፡ አሳላፊው፡ ነበርሁ።

ምዕራፍ ፡ ፪ =

፩ ፡ በንጉሡ፡ በአርጤክስስ፡ በሀያኛው፡ ዓመት፡ በሲሳን፡ ወር፡ የወይን፡ ጠጅ፡ በፊቱ፡ በነበረ፡ ጊዜ፡ ጠጁን፡ አንሥቼ፡ ለንጉሡ፡ ሰጠሁት። ቀድሞ፡ ግን፡ በፊቱ፡ ያለ፡ ጎዘን፡ እኖር፡ ነበር።
፪ ፡ ንጉሡም፡ ሳትታመም፡ ፊትህ፡ ለምን፡ ሌዘን፡ ያህ፡ የልብ፡ ጎዘን፡ ነው፡ እንጂ፡ ሌላ፡ ነገር፡ አይደለም፡ አለኝ። እጅግም፡ ብዙ፡ አድርጌ፡ ፈራሁ። ንጉሡም፡ ነገሡ፡ ሸሀ፡ ዓመት፡ ይንገሥ፡ የአባቶቹ፡ መቃብር፡ ያለበት፡ ከተማ፡ ተፈትታለችና፡ በርችቆም፡ በአሳት፡ ተቃጥለዋልና፡ ፊቱ፡ ስለ፡ ምን፡ አይዘን፡ አልሁት፡ ንጉሡም፡ ምን፡ ትለምኝኛለህ፡ አለኝ። እኔም፡ ወደ፡ ሰማይ፡ አምላክ፡ ጸለይሁ። ንጉሡም፡ ንጉሡን፡ ደስ፡ ቢያላኝህ፡ ባሪያህም፡ በፊትህ፡ ሞገስ፡ ቢያገኝ፡ እሠራው፡ ዘንድ፡ ወደ፡ ይሁዳ፡ ወደ፡ አባቶቹ፡ መቃብር፡ ከተማ፡ ስደደኝ፡ አልሁት፡ ንግሥቱቱም፡ በአጠገብ፡ ተቀምጣ፡ ሳለች፡ ንጉሡ፡ መንገድህ፡ እስከ፡ መቼ፡ ድረስ፡ ይሆናል፡ መቼስ፡ ትመላለህ፡ አለኝ። ንጉሡም፡ ይሰድደኝ፡ ዘንድ፡ ደስ፡ አለው፡ እኔም፡ ዘመኑን፡ ቀጠርሁለት፡ ነገሡንም፡ ስለ፡ ንጉሡ፡ ደስ፡ ቢለው፡ እስከ፡ ይሁዳ፡ አገር፡ እንዲያደርሱኝ፡ በወንዝ፡ ማይ፡ ላሉት፡ ገዢዎች፡ ደብሩኝ፡ ይሰጡኝ፡ በቤቱም፡ አጠገብ፡ ላለው፡ ለግንብ፡ በርች፡ ለከተማውም፡ ቅጥር፡ ለምገባበትም፡ ቤት፡ እንዲሁ፡ እንዲሰጠኝ፡ ለንጉሡ፡ ጽር፡ ጠባቂ፡ ለአሳፍ፡ ደብሩኝ፡ ይሰጠኝ፡ አልሁት፡ ንጉሡም፡ በእኔ፡ ላይ፡ መልክም፡ እንደ፡ ሆነችው፡ አንደ፡ አምላኬ፡ እጅ፡ ሰጠኝ።
፬ ፡ በወንዙም፡ ማይ፡ ወዳሉት፡ አለቆች፡ መጥቼ፡ የንጉሡን፡ ደብሩኝ፡ ሰጠኝቸው። ንጉሡም፡ ከእኔ፡ ጋር፡ የሠራዊቱን፡ አለቆችና፡ ፈረሰኞች፡ ስደደደ፡ ሐርናዊውም፡ ስንበላጥና፡ በሪድ፡ አሞናዊ፡ ጠባቂ፡ ለአስራኤል፡ ልጆች፡ መልክም፡ ነገር፡ የሚሻ፡ ሰው፡ እንደ፡ መጣ፡ በሰሙ፡ ጊዜ፡ እጅግ፡ ተበላጭ። ወደ፡ እ.የሩሳሌምም፡ ደረሰሁ። በዚያም፡ ሦስት፡ ቀን፡ ያህል፡ ተቀመጥሁ። በሌሊትም፡ ተነሣሁ። ከእኔም፡ ጋር፡ አያሌ፡ ሰዎች፡ ነበሩ፡ እግዚአብሔርም፡ ለእ.የሩሳሌም፡ አደርገው፡ ዘንድ፡ በልቤ፡ ያኖረውን፡ ለማንም፡ አላስታወቅሁም፡ ተቀምጦበት፡ ከነበረው፡ እንስሳ፡ በቀር፡ ከእኔ፡ ጋር፡ ምንም፡ እንስሳ፡ አልነበረም። በሽለቆውም፡ በር፡ ወጣሁ። ወደ፡ ዘንድም፡ ምንጭና፡ ወደ፡ ጉድድ፡ መጣያው፡ በር፡

ሄድሁ፡ የፈረሰውንም፡ የእ.የሩሳሌምን፡ ቅጥር፡ በእሳትም፡ የተቃጠሉትን፡ በርችቆም፡ ተመለከትሁ። ወደ፡ ምንጭም፡ በርና፡ ወደ፡ ንጉሡ፡ መዋቅ፡ አለፍሁ፡ ተቀምጦበትም፡ የነበረው፡ እንስሳ፡ የሚያልፍበት፡ ስፍራ፡ አልነበረም። በሌሊትም፡ በፈፋው፡ በጡል፡ ወጥቼ፡ ቅጥርን፡ ተመለከትሁ። ዘመና፡ ብዙ፡ በሽለቆው፡ በር፡ ገባሁ። እንዲሁም፡ ተመለስሁ። ሹማምቱ፡ ግን፡ ወደ፡ እንደ፡ ሄድሁ፡ ምን፡ እንዳደረግሁም፡ አለውቆም፡ ነበር፡ ለአድሁድና፡ ለከሀናቱ፡ ለታላላቆችና፡ ለሹማምቱም፡ ሥራም፡ ይሠሩ፡ ለነበሩት፡ ለሌሎች፡ ገና፡ አልተናገርሁም፡ ነበር።
እኔም፡ ስለ፡ ያለንበትን፡ ጉስቀላና፡ ለእ.የሩሳሌም፡ እንደ፡ ፈረሰኞች፡ በርችቆም፡ በእሳት፡ እንደ፡ ተቃጠሉ፡ ታያላችሁ፡ አሁንም፡ ከእንግዲህ፡ ወዲህ፡ መሳሰሎቹ፡ እንዳንሆን፡ ኑና፡ የእ.የሩሳሌምን፡ ቅጥር፡ እንሥራ፡ አልጋቸው። የአምላኬም፡ እጅ፡ በእኔ፡ ላይ፡ መልክም፡ እንደ፡ ሆነች፡ ንጉሡም፡ የነገረኝን፡ ቃል፡ ነገርጋቸው። እነርሱም፡ ለንጉሡ፡ እንሥራ፡ አሉ። እጃቸውንም፡ ለበን፡ ሥራ፡ አበረቱ። ሐርናዊውም፡ ስንበላጥ፡ ባሪያውም፡ አሞናዊው፡ ጠባቂ፡ ዓብዳሎም፡ ጌሳም፡ በሰሙ፡ ጊዜ፡ በንቀት፡ ሳቀጡን፡ ቀላል፡ አደርገውንም፡ ይሁ፡ የምታሰቡን፡ ነገር፡ ምንድር፡ ነው፡ ዘውት፡ በንጉሡ፡ ላይ፡ ትሸፍቱ፡ ዘንድ፡ ትወድዳላችሁን፡ አሉ። እኔም፡ መልኩ፡ የሰማይ፡ አምላክ፡ ያክናውንልናል፡ እኛም፡ ባሪያዎቹ፡ ተነሥተን፡ አንሠራለን፡ እናንተ፡ ግን፡ በእ.የሩሳሌም፡ እድል፡ ፈንታና፡ መብት፡ መታሰቢያም፡ የላችሁም፡ አልጋቸው።

ምዕራፍ ፡ ፫ =

ታላቆም፡ ከህን፡ ኤልያሌብ፡ ወንድሞቼም፡ ከህናት፡ ተነሥተው፡ የበግ፡ በር፡ ሠሩ፡ ቀደሱትም፡ ሳንቃዎቹንም፡ አቆሙ፡ እስከ፡ ሃሚክ፡ ግንብና፡ እስከ፡ ሐናንኤል፡ ግንብ፡ ድረስ፡ ቀደሱት። በአጠገብ፡ የእ.የሪክ፡ ሰዎች፡ ሠሩ። በአጠገባቸውም፡ የአምራ፡ ልጅ፡ ከኩር፡ ሠራ። የጎስናክ፡ ልጆችም፡ የጎሣ፡ በር፡ ሠሩ፡ ሰሪገሎቹን፡ አኖሩ፡ ሳንቃዎቹንም፡ አቆሙ፡ ቀላርቹንና፡ መወርወሪያዎቹንም፡ አደረጉ። በአጠገባቸውም፡ የአቆስ፡ ልጅ፡ የአርዮ፡ ልጅ፡ ሚሪምት፡ አደሰ። በአጠገባቸውም፡ የሚሴኬ፬፡ ልጅ፡ የበራክያ፡ ልጅ፡ ሚሴላም፡ አደሰ። በአጠገባቸውም፡ የበዓና፡ ልጅ፡ ሳዶቅ፡ አደሰ። በአጠገባቸውም፡ ቴቁሐውያን፡ አደሱ፡ ታላላቆቻቸው፡ ግን፡ ለጌታቸው፡ ሥራ፡ አንገታቸውን፡ አለቀረጹም።
የሩሌሎ፡ ልጅ፡ ዮዳሄና፡ የበሶድያ፡ ልጅ፡ ሚሴላም፡ አደረገውን፡ በር፡ አደሱ፡ ሰሪገሎቹን፡ አኖሩ፡ ሳንቃዎቹንም፡ አቆሙ፡ ቀላር

፲፬፡ ፲፭፡ ፲፮፡ ፲፯፡ ፲፰፡ ፲፱፡ ፳፡ ፳፩፡ ፳፪፡ ፳፫፡ ፳፬፡ ፳፭፡ ፳፮፡ ፳፯፡ ፳፰፡ ፳፱፡ ፴፡ ፴፩፡ ፴፪፡ ፴፫፡ ፴፬፡ ፴፭፡ ፴፮፡ ፴፯፡ ፴፰፡ ፴፱፡ ፵፡ ፵፩፡ ፵፪፡ ፵፫፡ ፵፬፡ ፵፭፡ ፵፮፡ ፵፯፡ ፵፰፡ ፵፱፡ ፶፡ ፶፩፡ ፶፪፡ ፶፫፡ ፶፬፡ ፶፭፡ ፶፮፡ ፶፯፡ ፶፰፡ ፶፱፡ ፷፡ ፷፩፡ ፷፪፡ ፷፫፡ ፷፬፡ ፷፭፡ ፷፮፡ ፷፯፡ ፷፰፡ ፷፱፡ ፸፡ ፸፩፡ ፸፪፡ ፸፫፡ ፸፬፡ ፸፭፡ ፸፮፡ ፸፯፡ ፸፰፡ ፸፱፡ ፹፡ ፹፩፡ ፹፪፡ ፹፫፡ ፹፬፡ ፹፭፡ ፹፮፡ ፹፯፡ ፹፰፡ ፹፱፡ ጸ፡ ጸ፩፡ ጸ፪፡ ጸ፫፡ ጸ፬፡ ጸ፭፡ ጸ፮፡ ጸ፯፡ ጸ፰፡ ጸ፱፡ ጹ፡ ጹ፩፡ ጹ፪፡ ጹ፫፡ ጹ፬፡ ጹ፭፡ ጹ፮፡ ጹ፯፡ ጹ፰፡ ጹ፱፡ ጺ፡ ጺ፩፡ ጺ፪፡ ጺ፫፡ ጺ፬፡ ጺ፭፡ ጺ፮፡ ጺ፯፡ ጺ፰፡ ጺ፱፡ ጻ፡ ጻ፩፡ ጻ፪፡ ጻ፫፡ ጻ፬፡ ጻ፭፡ ጻ፮፡ ጻ፯፡ ጻ፰፡ ጻ፱፡ ፺፡ ፺፩፡ ፺፪፡ ፺፫፡ ፺፬፡ ፺፭፡ ፺፮፡ ፺፯፡ ፺፰፡ ፺፱፡ ፻፡ ፻፩፡ ፻፪፡ ፻፫፡ ፻፬፡ ፻፭፡ ፻፮፡ ፻፯፡ ፻፰፡ ፻፱፡ ፺፩፡ ፺፪፡ ፺፫፡ ፺፬፡ ፺፭፡ ፺፮፡ ፺፯፡ ፺፰፡ ፺፱፡ ፻፲፡ ፻፲፩፡ ፻፲፪፡ ፻፲፫፡ ፻፲፬፡ ፻፲፭፡ ፻፲፮፡ ፻፲፯፡ ፻፲፰፡ ፻፲፱፡ ፻፳፡ ፻፳፩፡ ፻፳፪፡ ፻፳፫፡ ፻፳፬፡ ፻፳፭፡ ፻፳፮፡ ፻፳፯፡ ፻፳፰፡ ፻፳፱፡ ፻፴፡ ፻፴፩፡ ፻፴፪፡ ፻፴፫፡ ፻፴፬፡ ፻፴፭፡ ፻፴፮፡ ፻፴፯፡ ፻፴፰፡ ፻፴፱፡ ፻፵፡ ፻፵፩፡ ፻፵፪፡ ፻፵፫፡ ፻፵፬፡ ፻፵፭፡ ፻፵፮፡ ፻፵፯፡ ፻፵፰፡ ፻፵፱፡ ፻፶፡ ፻፶፩፡ ፻፶፪፡ ፻፶፫፡ ፻፶፬፡ ፻፶፭፡ ፻፶፮፡ ፻፶፯፡ ፻፶፰፡ ፻፶፱፡ ፻፷፡ ፻፷፩፡ ፻፷፪፡ ፻፷፫፡ ፻፷፬፡ ፻፷፭፡ ፻፷፮፡ ፻፷፯፡ ፻፷፰፡ ፻፷፱፡ ፻፸፡ ፻፸፩፡ ፻፸፪፡ ፻፸፫፡ ፻፸፬፡ ፻፸፭፡ ፻፸፮፡ ፻፸፯፡ ፻፸፰፡ ፻፸፱፡ ፻፹፡ ፻፹፩፡ ፻፹፪፡ ፻፹፫፡ ፻፹፬፡ ፻፹፭፡ ፻፹፮፡ ፻፹፯፡ ፻፹፰፡ ፻፹፱፡ ፻፺፡ ፻፺፩፡ ፻፺፪፡ ፻፺፫፡ ፻፺፬፡ ፻፺፭፡ ፻፺፮፡ ፻፺፯፡ ፻፺፰፡ ፻፺፱፡ ፻፺፳፡ ፻፺፳፩፡ ፻፺፳፪፡ ፻፺፳፫፡ ፻፺፳፬፡ ፻፺፳፭፡ ፻፺፳፮፡ ፻፺፳፯፡ ፻፺፳፰፡ ፻፺፳፱፡ ፻፺፴፡ ፻፺፴፩፡ ፻፺፴፪፡ ፻፺፴፫፡ ፻፺፴፬፡ ፻፺፴፭፡ ፻፺፴፮፡ ፻፺፴፯፡ ፻፺፴፰፡ ፻፺፴፱፡ ፻፺፵፡ ፻፺፵፩፡ ፻፺፵፪፡ ፻፺፵፫፡ ፻፺፵፬፡ ፻፺፵፭፡ ፻፺፵፮፡ ፻፺፵፯፡ ፻፺፵፰፡ ፻፺፵፱፡ ፻፺፶፡ ፻፺፶፩፡ ፻፺፶፪፡ ፻፺፶፫፡ ፻፺፶፬፡ ፻፺፶፭፡ ፻፺፶፮፡ ፻፺፶፯፡ ፻፺፶፰፡ ፻፺፶፱፡ ፻፺፷፡ ፻፺፷፩፡ ፻፺፷፪፡ ፻፺፷፫፡ ፻፺፷፬፡ ፻፺፷፭፡ ፻፺፷፮፡ ፻፺፷፯፡ ፻፺፷፰፡ ፻፺፷፱፡ ፻፺፸፡ ፻፺፸፩፡ ፻፺፸፪፡ ፻፺፸፫፡ ፻፺፸፬፡ ፻፺፸፭፡ ፻፺፸፮፡ ፻፺፸፯፡ ፻፺፸፰፡ ፻፺፸፱፡ ፻፺፹፡ ፻፺፹፩፡ ፻፺፹፪፡ ፻፺፹፫፡ ፻፺፹፬፡ ፻፺፹፭፡ ፻፺፹፮፡ ፻፺፹፯፡ ፻፺፹፰፡ ፻፺፹፱፡ ፻፺፺፡ ፻፺፺፩፡ ፻፺፺፪፡ ፻፺፺፫፡ ፻፺፺፬፡ ፻፺፺፭፡ ፻፺፺፮፡ ፻፺፺፯፡ ፻፺፺፰፡ ፻፺፺፱፡ ፻፺፺፳፡ ፻፺፺፳፩፡ ፻፺፺፳፪፡ ፻፺፺፳፫፡ ፻፺፺፳፬፡ ፻፺፺፳፭፡ ፻፺፺፳፮፡ ፻፺፺፳፯፡ ፻፺፺፳፰፡ ፻፺፺፳፱፡ ፻፺፺፴፡ ፻፺፺፴፩፡ ፻፺፺፴፪፡ ፻፺፺፴፫፡ ፻፺፺፴፬፡ ፻፺፺፴፭፡ ፻፺፺፴፮፡ ፻፺፺፴፯፡ ፻፺፺፴፰፡ ፻፺፺፴፱፡ ፻፺፺፵፡ ፻፺፺፵፩፡ ፻፺፺፵፪፡ ፻፺፺፵፫፡ ፻፺፺፵፬፡ ፻፺፺፵፭፡ ፻፺፺፵፮፡ ፻፺፺፵፯፡ ፻፺፺፵፰፡ ፻፺፺፵፱፡ ፻፺፺፶፡ ፻፺፺፶፩፡ ፻፺፺፶፪፡ ፻፺፺፶፫፡ ፻፺፺፶፬፡ ፻፺፺፶፭፡ ፻፺፺፶፮፡ ፻፺፺፶፯፡ ፻፺፺፶፰፡ ፻፺፺፶፱፡ ፻፺፺፷፡ ፻፺፺፷፩፡ ፻፺፺፷፪፡ ፻፺፺፷፫፡ ፻፺፺፷፬፡ ፻፺፺፷፭፡ ፻፺፺፷፮፡ ፻፺፺፷፯፡ ፻፺፺፷፰፡ ፻፺፺፷፱፡ ፻፺፺፸፡ ፻፺፺፸፩፡ ፻፺፺፸፪፡ ፻፺፺፸፫፡ ፻፺፺፸፬፡ ፻፺፺፸፭፡ ፻፺፺፸፮፡ ፻፺፺፸፯፡ ፻፺፺፸፰፡ ፻፺፺፸፱፡ ፻፺፺፹፡ ፻፺፺፹፩፡ ፻፺፺፹፪፡ ፻፺፺፹፫፡ ፻፺፺፹፬፡ ፻፺፺፹፭፡ ፻፺፺፹፮፡ ፻፺፺፹፯፡ ፻፺፺፹፰፡ ፻፺፺፹፱፡ ፻፺፺፺፡ ፻፺፺፺፩፡ ፻፺፺፺፪፡ ፻፺፺፺፫፡ ፻፺፺፺፬፡ ፻፺፺፺፭፡ ፻፺፺፺፮፡ ፻፺፺፺፯፡ ፻፺፺፺፰፡ ፻፺፺፺፱፡ ፻፺፺፻፡ ፻፺፺፻፩፡ ፻፺፺፻፪፡ ፻፺፺፻፫፡ ፻፺፺፻፬፡ ፻፺፺፻፭፡ ፻፺፺፻፮፡ ፻፺፺፻፯፡ ፻፺፺፻፰፡ ፻፺፺፻፱፡ ፻፺፺፺፳፡ ፻፺፺፺፳፩፡ ፻፺፺፺፳፪፡ ፻፺፺፺፳፫፡ ፻፺፺፺፳፬፡ ፻፺፺፺፳፭፡ ፻፺፺፺፳፮፡ ፻፺፺፺፳፯፡ ፻፺፺፺፳፰፡ ፻፺፺፺፳፱፡ ፻፺፺፺፴፡ ፻፺፺፺፴፩፡ ፻፺፺፺፴፪፡ ፻፺፺፺፴፫፡ ፻፺፺፺፴፬፡ ፻፺፺፺፴፭፡ ፻፺፺፺፴፮፡ ፻፺፺፺፴፯፡ ፻፺፺፺፴፰፡ ፻፺፺፺፴፱፡ ፻፺፺፺፵፡ ፻፺፺፺፵፩፡ ፻፺፺፺፵፪፡ ፻፺፺፺፵፫፡ ፻፺፺፺፵፬፡ ፻፺፺፺፵፭፡ ፻፺፺፺፵፮፡ ፻፺፺፺፵፯፡ ፻፺፺፺፵፰፡ ፻፺፺፺፵፱፡ ፻፺፺፺፶፡ ፻፺፺፺፶፩፡ ፻፺፺፺፶፪፡ ፻፺፺፺፶፫፡ ፻፺፺፺፶፬፡ ፻፺፺፺፶፭፡ ፻፺፺፺፶፮፡ ፻፺፺፺፶፯፡ ፻፺፺፺፶፰፡ ፻፺፺፺፶፱፡ ፻፺፺፺፷፡ ፻፺፺፺፷፩፡ ፻፺፺፺፷፪፡ ፻፺፺፺፷፫፡ ፻፺፺፺፷፬፡ ፻፺፺፺፷፭፡ ፻፺፺፺፷፮፡ ፻፺፺፺፷፯፡ ፻፺፺፺፷፰፡ ፻፺፺፺፷፱፡ ፻፺፺፺፸፡ ፻፺፺፺፸፩፡ ፻፺፺፺፸፪፡ ፻፺፺፺፸፫፡ ፻፺፺፺፸፬፡ ፻፺፺፺፸፭፡ ፻፺፺፺፸፮፡ ፻፺፺፺፸፯፡ ፻፺፺፺፸፰፡ ፻፺፺፺፸፱፡ ፻፺፺፺፹፡ ፻፺፺፺፹፩፡ ፻፺፺፺፹፪፡ ፻፺፺፺፹፫፡ ፻፺፺፺፹፬፡ ፻፺፺፺፹፭፡ ፻፺፺፺፹፮፡ ፻፺፺፺፹፯፡ ፻፺፺፺፹፰፡ ፻፺፺፺፹፱፡ ፻፺፺፺፻፡ ፻፺፺፺፻፩፡ ፻፺፺፺፻፪፡ ፻፺፺፺፻፫፡ ፻፺፺፺፻፬፡ ፻፺፺፺፻፭፡ ፻፺፺፺፻፮፡ ፻፺፺፺፻፯፡ ፻፺፺፺፻፰፡ ፻፺፺፺፻፱፡ ፻፺፺፺፻፺፡ ፻፺፺፺፻፺፩፡ ፻፺፺፺፻፺፪፡ ፻፺፺፺፻፺፫፡ ፻፺፺፺፻፺፬፡ ፻፺፺፺፻፺፭፡ ፻፺፺፺፻፺፮፡ ፻፺፺፺፻፺፯፡ ፻፺፺፺፻፺፰፡ ፻፺፺፺፻፺፱፡ ፻፺፺፺፻፺፳፡ ፻፺፺፺፻፺፳፩፡ ፻፺፺፺፻፺፳፪፡ ፻፺፺፺፻፺፳፫፡ ፻፺፺፺፻፺፳፬፡ ፻፺፺፺፻፺፳፭፡ ፻፺፺፺፻፺፳፮፡ ፻፺፺፺፻፺፳፯፡ ፻፺፺፺፻፺፳፰፡ ፻፺፺፺፻፺፳፱፡ ፻፺፺፺፻፺፴፡ ፻፺፺፺፻፺፴፩፡ ፻፺፺፺፻፺፴፪፡ ፻፺

ነያን፡ በኢየሩሳሌም ፡ ላይ ፡ ሾሞኋቸው ፡ እርሱም ፡ እውነተኛ ፡ ከሌሎቹም ፡ ይልቅ ፡ እግዚአብሔርን ፡ የሚፈራ ፡ ሰው ፡ ነበረ ። እኔም ፡ ፀሐይ ፡ እስኪሞቅ ፡ ድረስ ፡ የኢየሩሳሌም ፡ በርኞች ፡ አይከፈቱ ፡ እነርሱም ፡ ቆመው ፡ ሳሉ ፡ ደጃቸውን ፡ ይገቡ ፡ ይቁልፋሉ ፡ ከኢየሩሳሌምም ፡ ሰዎች ፡ አንዳንዱን ፡ በየተለው ፡ አንዳንዱንም ፡ በየቤቱ ፡ አንጻር ፡ ጠባቂዎችን ፡ አስቀምጡ ፡ አልጋቸው ። ከተማዎቹም ፡ ሰፊና ፡ ታላቅ ፡ ነበረች ፡ በውስጥም ፡ የነበሩ ፡ ሕዝብ ፡ ግን ፡ ጥቂቶች ፡ ነበሩ ፡ ቤቶቹም ፡ አልተሠሩም ፡ ነበር ።

፩፡ ስምላኬም ፡ ታላቁቸውን ፡ ሾሞኑትን ፡ ሕዝቡንም ፡ ሰብስቤ ፡ እቁጥራቸው ፡ ዘንድ ፡ በልቤ ፡ አደረገ ፡ አስቀድመው ፡ የመጡትን ፡ ሰዎች ፡ የትውልድ ፡ መጽሐፋቸውን ፡ አገኘሁ ። በእርሱም ፡ እንደዚህ ፡ ተጽፎ ፡ አገኘሁ ። የባቢሎን ፡ ንጉሥ ፡ ናቡከደነፆር ፡ ከማረከቸው ፡ ምርኮኞች ፡ ወደ ኢየሩሳሌም ፡ ወደ ይሁዳ ፡ ወደ እየከተማቸው ፡ የተመለሱት ፡ የአገር ፡ ልጆች ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ። ከዘፋባቤል ፡ ከኢያሱ ፡ ከነሆምያ ፡ ከአዳርያስ ፡ ከረገምያ ፡ ከነሐማሪ ፡ ከመርዶክዶስ ፡ ከበላላን ፡ ከሚስኪሬት ፡ ከበጉዋይ ፡ ከነሐሳም ፡ ከበዓና ፡ ጋር ፡ መጡ ።

፪፡ የእስራኤልም ፡ ሕዝብ ፡ ሰዎች ፡ ጭጥር ፡ ይሁነው ፡ የፋርስ ፡ ልጆች ፡ ሁለት ፡ ሺህ ፡ መቶ ፡ ሰባ ፡ ሁለት ፡ የሰፋጥያስ ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ሰባ ፡ ሁለት ፡ የኤራ ፡ ልጆች ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ ስምራት ፡ ሁለት ፡ ከኢያሱና ፡ ከኢየሐዘብ ፡ ልጆች ፡ የሆኑ ፡ የፈሐት ፡ ሞገዳብ ፡ ልጆች ፡ ሁለት ፡ ሺህ ፡ ስምንት ፡ መቶ ፡ አሥራ ፡ ስምንት ። የኤላም ፡ ልጆች ፡ ሺህ ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ አምሳ ፡ አራት ። የዛቶ ፡ ልጆች ፡ ስምንት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ አምስት ። የዘካይ ፡ ልጆች ፡ ሰባት ፡ መቶ ፡ ስድሳ ። የቤንሃይ ፡ ልጆች ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ስምንት ። የቤባይ ፡ ልጆች ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ ሆያ ፡ ስምንት ። የዓገገያል ፡ ልጆች ፡ ሁለት ፡ ሺህ ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ሆያ ፡ ሁለት ። የአደኒቃም ፡ ልጆች ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ ስድሳ ፡ ሰባት ። የባጉዋይ ፡ ልጆች ፡ ሁለት ፡ ሺህ ፡ ስድሳ ፡ ሰባት ። የዓዳን ፡ ልጆች ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ አምሳ ፡ አምስት ። የሕዝቅያስ ፡ ወገን ፡ የአጤር ፡ ልጆች ፡ ዘጠና ፡ ስምንት ። የሐሱም ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ሆያ ፡ ስምንት ። የቤባይ ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ሆያ ፡ አራት ። የሐሪፍ ፡ ልጆች ፡ መቶ ፡ አሥራ ፡ ሁለት ። የገባጋን ፡ ልጆች ፡ ዘጠና ፡ አምስት ። የቤተ ፡ ሌሌምና ፡ የነጠፋ ፡ ሰዎች ፡ መቶ ፡ ሰማንያ ፡ ስምንት ። የዓና ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ሆያ ፡ ስምንት ። የቤተ ፡ ግዛጦች ፡ ሰዎች ፡ አርባ ፡ ሁለት ። የቂርያት ፡ ይግራምና ፡ የከፊራ ፡ የብሔሮችም ፡ ሰዎች ፡ ሰባት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ሦስት ። የራማና ፡ የጌባ ፡ ሰዎች ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ ሆያ ፡ አንድ ። የማክማስ ፡ ሰዎች ፡ መቶ ፡ ሆያ ፡ ሁለት ። የቤቴልና ፡ የጋይ ፡ ሰዎች ፡ መቶ ፡

ሆያ ፡ ሦስት ። የሁለተኛው ፡ ናባው ፡ ሰዎች ፡ ማ። አምሳ ፡ ሁለት ። የሁለተኛው ፡ ኤላም ፡ ልጆች ፡ ማ። ሺህ ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ አምሳ ፡ አራት ። የካሪም ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ሆያ ፡ የኢያሪካ ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ አምስት ። የሎድና ፡ የሐዳድ ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ሆያ ፡ አንድ ። የሌዳና ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ ሺህ ፡ ዘጠኝ ፡ መቶ ፡ ሠላሳ ።

ከሆናቱ ፡ ከኢያሱ ፡ ወገን ፡ የዮዳኤ ፡ ልጆች ፡ ማ። ዘጠኝ ፡ መቶ ፡ ሰባ ፡ ሦስት ። የኢሜር ፡ ልጆች ፡ ማ። ሺህ ፡ አምሳ ፡ ሁለት ። የፋስቦር ፡ ልጆች ፡ ማ። ሺህ ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ሰባት ። የካሪም ፡ ልጆች ፡ ማ። ሺህ ፡ አሥራ ፡ ሰባት ። ሌዋውያኑ ፡ ከዞዳያም ፡ ወገን ፡ የኢያሱና ፡ የቀድሞኤል ፡ ልጆች ፡ ሰባ ፡ አራት ። መዘምጋት ፡ የአሳፍ ፡ ልጆች ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ስምንት ።

በረኞቹ ፡ የሰሎም ፡ ልጆች ፡ የአጤር ፡ ልጆች ፡ የጤልሞን ፡ ልጆች ፡ የዓቁብ ፡ ልጆች ፡ የሐጠጣ ፡ ልጆች ፡ የሰባይ ፡ ልጆች ፡ መቶ ፡ ሠላሳ ፡ ስምንት ።

ናታኒም ፡ የሲሐ ፡ ልጆች ፡ የሐሠፋ ፡ ልጆች ፡ የጠብዖት ፡ ልጆች ፡ የኬራስ ፡ ልጆች ፡ የሲዓ ፡ ልጆች ፡ የፋዶን ፡ ልጆች ፡ የልባይ ፡ ልጆች ፡ የሐናን ፡ ልጆች ፡ የጌደል ፡ ልጆች ፡ የጋሐር ፡ ልጆች ፡ የራያ ፡ ልጆች ፡ የረአሰን ፡ ልጆች ፡ የጌቆዳ ፡ ልጆች ፡ የጋሌም ፡ ልጆች ፡ የዞካ ፡ ልጆች ፡ የፋሌሐ ፡ ልጆች ፡ የቤሳይ ፡ ልጆች ፡ የሆራም ፡ ልጆች ፡ የንፋሰሲም ፡ ልጆች ፡ የባቅቡቅ ፡ ልጆች ፡ የሐቀፋ ፡ ልጆች ፡ የሐርሐር ፡ ልጆች ፡ የሰብሎት ፡ ልጆች ፡ የምሊዳ ፡ ልጆች ፡ የሐርቫ ፡ ልጆች ፡ የበርቆሳ ፡ ልጆች ፡ የሲሣራ ፡ ልጆች ፡ የቴማ ፡ ልጆች ፡ የንስያ ፡ ልጆች ፡ የሐጠፋ ፡ ልጆች ።

የሰሎምን ፡ ባሪያዎች ፡ ልጆች ፡ የሰጣይ ፡ ልጆች ፡ የሶፊሬት ፡ ልጆች ፡ የፍፋና ፡ ልጆች ፡ የየሶላ ፡ ልጆች ፡ የደርቆን ፡ ልጆች ፡ የጌደል ፡ ልጆች ፡ የሰፋጥያስ ፡ ልጆች ፡ የሐጠፋ ፡ ልጆች ፡ የፈከሬት ፡ ልጆች ፡ የሐግባይም ፡ ልጆች ፡ የሐሞን ፡ ልጆች ፡ ናታኒም ፡ ሁሉና ፡ የሰሎምን ፡ ባሪያዎች ፡ ልጆች ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ዘጠና ፡ ሁለት ፡ ነበሩ ።

ከቴላሚል ፡ ከቴላሪሳ ፡ ከክፍብ ፡ ከአዳን ፡ ከኢሜር ፡ የወጡ ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ የአባቶቻቸውን ፡ ቤቶችና ፡ ሠራቸውን ፡ ወይም ፡ ከእስራኤል ፡ ወገን ፡ መሆናቸውን ፡ ያስታውቁ ፡ ዘንድ ፡ አልቻሉም ፡ የዳላዎች ፡ ልጆች ፡ የጠብያ ፡ ልጆች ፡ የጌቆዳ ፡ ልጆች ፡ ስድስት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ ሁለት ። ከከሆናቱም ፡ የሌብያ ፡ ልጆች ፡ የአቆስ ፡ ልጆች ፡ ከገላዳዳቸው ፡ ከቤርኬላ ፡ ልጆች ፡ ሚስት ፡ ያገባ ፡ በሰሙም ፡ የተጠራ ፡ የቤርኬላ ፡ ልጆች ፡ እነዚህ ፡ በትውልድ ፡ መጽሐፍ ፡ ትውልዳቸውን ፡ ፈለጉ ፡

ነገር ፡ ግን ፡ አልተገኘም ፡ ከከሆናትም ፡ ተከለከሉ ። ሐቲርራምን ፡ በኢራምና ፡ በቱሚያ ፡ የሚፈርድ ፡ ከሆነ ፡ እስከገሣ ፡ ድረስ ፡ ከተቀደሰው ፡ ነገር ፡ አትባሉም ፡ አላቸው ።

ሰባት ፡ ሺህ ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ሠላሳ ፡ ሰባት ፡ ከነበሩ ፡ ከሌሎቻቸውና ፡ ከገረዶቻቸው ፡ ሌላ ፡ ገብአው ፡ ሁሉ ፡ አርባ ፡ ሁለት ፡ ሺህ ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ስድሳ ፡ ነበሩ ፡ ሁለቱ ፡ መቶም ፡ አርባ ፡ አምስት ፡ ወንዶችና ፡ ሌቶች ፡ መዘምጋን ፡ ነበሩአቸው ። ፈረሰቻቸውም ፡ ሰባት ፡ መቶ ፡ ሠላሳ ፡ ስድስት ፡ በቅሎቻቸውም ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡ አምስት ፡ ግመሎቻቸውም ፡ አራት ፡ መቶ ፡ ሠላሳ ፡ አምስት ፡ አሀሮቻቸውም ፡ ስድስት ፡ ሺህ ፡ ሰባት ፡ መቶ ፡ ሆያ ፡ ነበሩ ።

ከአባቶች ፡ ቤቶች ፡ አለቆችም ፡ አሆኑም ፡ ሰዎች ፡ ስለ ሥራው ፡ ስጦታ ፡ ሰጡ ። ሐቲርራም ፡ አንድ ፡ ሺህ ፡ የወርቅ ፡ ዳሪክ ፡ አምሳም ፡ ድስቶች ፡ አምስት ፡ መቶ ፡ ሠላሳም ፡ የከሆናት ፡ ልብስ ፡ በቤተ ፡ መዛግብት ፡ ውስጥ ፡ ሰጡ ። ከአባቶች ፡ ቤቶች ፡ አለቆችም ፡ አያሌም ፡ በሥራው ፡ ቤተ ፡ መዛግብት ፡ ውስጥ ፡ ሆያ ፡ ሺህ ፡ የወርቅ ፡ ዳሪክ ፡ ሁለት ፡ ሺህ ፡ ሁለት ፡ መቶም ፡ ምናን ፡ ብር ፡ ሰጡ ። የቀሩትም ፡ ሕዝብ ፡ የሰጡት ፡ ሆያ ፡ ሺህ ፡ የወርቅ ፡ ዳሪክና ፡ ሁለት ፡ ሺህ ፡ ምናን ፡ ብር ፡ ስድሳ ፡ ሰባትም ፡ የከሆናት ፡ ልብስ ፡ ነበረ ።

ከሆናቱና ፡ ሌዋውያኑም ፡ በረኞቹና ፡ መዘምጋትም ፡ ከአባቶችም ፡ አያሌም ፡ ናታኒም ፡ እስራኤልም ፡ ሁሉ ፡ በከተሞቻቸው ፡ ተቀመጡ ።

ምዕራፍ ፡ ፳ ።

ሰባተኛውም ፡ ወር ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ የእስራኤል ፡ ልጆች ፡ በከተሞቻቸው ፡ ነበሩ ። ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ በውኃው ፡ በር ፡ ፊት ፡ ወዳለው ፡ አደባባይ ፡ እንደ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ሆነው ፡ ተሰበሰቡ ። እግዚአብሔርም ፡ እስራኤል ፡ ያዘዘውን ፡ የሙሴን ፡ ሕግ ፡ መጽሐፍ ፡ ያመጣ ፡ ዘንድ ፡ ጸከፈውን ፡ ፀገራን ፡ ተናገሩት ። ከሆናቱ ፡ ፀገራ ፡ በሰባተኛው ፡ ወር ፡ በመጀመሪያው ፡ ቀን ፡ ሕጉን ፡ በማግባር ፡ በወንዶችና ፡ በሌቶች ፡ አስተውለውም ፡ በሚሰጡት ፡ ሁሉ ፡ ፊት ፡ አመጣው ። በውኃውም ፡ በር ፡ ፊት ፡ ባለው ፡ አደባባይ ፡ ላይ ፡ ቆሞ ፡ ወንዶችና ፡ ሌቶች ፡ የሚያስተውሉም ፡ ሲሰሙ ፡ ከሚላዳ ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ቀትር ፡ ድረስ ፡ አነበበው ፡ የሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ ጆር ፡ የሕጉን ፡ መጽሐፍ ፡ ለመሰማት ፡ ያደገውን ፡ ነበር ። ጸከፈውም ፡ ፀገራ ፡ ስለዚህ ፡ ነገር ፡ በተሠራ ፡ በእንሠት ፡ መረባርብ ፡ ላይ ፡ ቆሞ ፡ ነበር ። በአጠቃላይ ፡ መጠን ፡ ሾሞ ፡ ግና ፡ አርዶ ፡ ከጸቅያስ ፡ መፅሐፍ ፡ በተቀረጸ ፡ በኩል ፡ ፈጻሚ ፡ ሚሳኤል ፡ መልክዳ ፡ ሐሱም ፡ ሐሽባዳና ፡ ከካርያስ ፡ ሚሳኤልም ፡ በግራው ፡

በኩል ፡ ቆመው ፡ ነበር ። ፀገራም ፡ በሕዝቡ ፡ ፩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ከፍ ፡ ብሎ ፡ ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ አያዩ ፡ መጽሐፍን ፡ ገለጠ ፡ በገለጠውም ፡ ጊዜ ፡ ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ ቆሙ ። ፀገራም ፡ ታላቁን ፡ አምላክ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ባረከ ፡ ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ እጃቸውን ፡ እየዘረጉ ፡ አሚን ፡ አሚን ፡ ብለው ፡ መለሱ ። ራሳቸውንም ፡ አነበቡ ። በግምራራቸውም ፡ ተደፍተው ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ሰገዱ ። ደግሞ ፡ ኢያሱና ፡ ባኒ ፡ ስራብያ ፡ የሚገኝ ፡ ዓቁብ ፡ ሰባት ፡ ሆያ ፡ ሆያ ፡ መፅሐፍ ፡ ቆላጣስ ፡ ዓዛርያስ ፡ የገባቸው ፡ ሐንፃ ፡ ፈልጎ ፡ ሌዋውያኑም ፡ ሕጉን ፡ ያስተውሉ ፡ ዘንድ ፡ ሕዝቡን ፡ ያስተምሩ ፡ ነበር ። ሕዝቡም ፡ በየስፍራቸው ፡ ቆመው ፡ ነበር ። የእግዚአብሔርንም ፡ ሕግ ፡ መጽሐፍ ፡ አነበቡ ። ፀገራም ፡ እግዚአብሔርን ፡ ማወቅ ፡ ያስተምሩና ፡ ያስታውቁ ፡ ነበር ። ሐቲርራም ፡ ነሆምያም ፡ ጸከፈውም ፡ ከሆኑ ፡ ፀገራ ፡ ሕዝቡንም ፡ የሚያስተምሩ ፡ ሌዋውያን ፡ ሕዝቡን ፡ ሁሉ ፡ ዛሬ ፡ ለአምላካችን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ የተቀደሰ ፡ ቀን ፡ ነው ፡ አታልቅሱ ፡ እንበም ፡ አታፍሰሱ ፡ አታላቸው ፡ ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ የሕጉን ፡ ቃል ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ ያለቅሱ ፡ ነበርና ። እርሱም ፡ ሂዱ ፡ የሰበውንም ፡ ብሎ ፡ ጣፋጨንም ፡ ጠጡ ። ለእነዚያም ፡ ላልተዘጋጀላቸው ፡ አድል ፡ ፈንታቸውን ፡ ስደዱ ፡ ዛሬ ፡ ለጌታችን ፡ የተቀደሰ ፡ ቀን ፡ ነው ፡ የእግዚአብሔርም ፡ ደስታ ፡ ያይሉት ፡ ነውና ፡ አትክኑ ፡ አላቸው ፡ ሌዋውያንም ፡ ቀኑ ፡ የተቀደሰ ፡ ነውና ፡ ዝም ፡ በሉ ፡ አትክኑም ፡ ብለው ፡ ሕዝቡን ፡ ሁሉ ፡ ጸጥ ፡ ያደርጉ ፡ ነበር ። ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ የተነገረላቸውን ፡ ቃል ፡ አስተውለዋልና ። ሊባሉና ፡ ሊጠሉ ፡ እድል ፡ ፈንታም ፡ ሊሰድዱ ፡ ደስታም ፡ ሊያደርጉ ፡ ሂዱ ።

በሁለተኛውም ፡ ቀን ፡ ከሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ የአባቶች ፡ ቤቶች ፡ አለቆች ፡ ከሆናቱም ፡ ሌዋውያኑም ፡ የሕጉን ፡ ቃል ፡ ይተረጉማላቸው ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ጸከፈው ፡ ወደ ፡ ፀገራ ፡ ተሰበሰቡ ። በሰባተኛውም ፡ ወር ፡ ባለው ፡ በዓል ፡ የእስራኤል ፡ ልጆች ፡ በዳስ ፡ ይቀመጡ ፡ ዘንድ ፡ በከተሞቻቸውና ፡ በኢየሩሳሌምም ፡ ወደ ፡ ተራራ ፡ ሂዱ ፡ የዘይትና ፡ የበረሀ ፡ ወይም ፡ የበርሰንትም ፡ የዘንባባም ፡ የአመለውን ፡ ዛፍ ፡ ቀን ፡ ሚና ፡ አምጡ ። የእግዚአብሔር ፡ ሕግ ፡ ተጸፈውም ፡ ዓሳችን ፡ ሥሩ ፡ ብለው ፡ ይናገሩ ፡ ያውጁም ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ በሙሉ ፡ እጅ ፡ እንዳዘዘ ፡ በሕጉ ፡ ውስጥ ፡ ተጽፎ ፡ አገኘ ። ሕዝቡም ፡ ወጥተው ፡ አመጡ ፡ እያንዳንዱም ፡ በቤቱ ፡ ሰንኝ ፡ ላይ ፡ በአደባባይ ፡ ላይ ፡ በእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ አደባባይ ፡ ላይ ፡ በውኃውም ፡ በር ፡ አደባባይና ፡ በሌፍራም ፡ በር ፡ አደባባይ ፡ ላይ ፡ ዳስ ፡ ሠራ ። ከምርኮም ፡ የተመለሱት ፡ ማግባር ፡ ሁሉ ፡ ዳስ ፡ ሠሩ ። በዓሱም ፡ ውስጥ ፡ ተቀመጡ ። ከነዚያም ፡ ልጅ ፡ ከኢያሱ ፡ ዘመን ፡ ጀምሮ ፡ እስከዚያ ፡

ቀን ፡ ድረስ ፡ የእስራኤል ፡ ልጆች ፡ እንዲሁ ፡ ያለ ፡ አለደረገም ፡ ነበር ። እጅግም ፡ ታላቅ ፡ ደስታ ፡ ሆነ ። ከመጀመሪያውም ፡ ቀን ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ መጨረሻው ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ስለት ፡ ስለት ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ሕግ ፡ መጽሐፍ ፡ ያነብብ ፡ ነበር ። በዓላት ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ ያህል ፡ አድረጉ ፡ በስምንተኛውም ፡ ቀን ፡ እንደ ፡ ሕጉ ፡ የተቀደሰ ፡ ጉባኤ ፡ ነበረ ።

ምዕራፍ ፡ ፱ ፡

፩ ፡ በዚህም ፡ ወር ፡ በዘያ ፡ አራተኛው ፡ ቀን ፡ የእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ጸመው ፡ ማቅም ፡ ለብሰው ፡ በላያቸውም ፡ ትብቅ ፡ ነስንገው ፡ ተከማቹ ። የእስራኤልም ፡ ዘር ፡ ከእንግዶች ፡ ሁሉ ፡ ራሳቸውን ፡ ለዩ ፡ ቆመውም ፡ ኃጢአታቸውንና ፡ የአባቶቻቸውን ፡ ኃጢአት ፡ ተናዘዙ ። በየሰፍራቸውም ፡ ቆመው ፡ የአምላካቸውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ የሕግ ፡ መጽሐፍ ፡ የቀን ፡ ሩብ ፡ ያህል ፡ አነበቡ ፡ ሦስት ፡ የቀን ፡ ሩብም ፡ ያህል ፡ ተናዘዙ ። ለአምላካቸው ፡ ለእግዚአብሔርም ፡ ሰጥዖ ፡ ሲቀውሉም ፡ አያሱና ፡ ባረ ፡ ቀድሞኤል ፡ ሰበንያ ፡ ቡረ ፡ ሰራብያ ፡ ባረ ፡ ከካሂረ ፡ በደረጃዎች ፡ ላይ ፡ ቆመው ፡ ወደ ፡ አምላካቸው ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ በታላቅ ፡ ድምፅ ፡ ጮኹ ።

፪ ፡ ሌዋውያኑም ፡ አያሱ ፡ ቀድሞኤል ፡ ባረ ፡ ከአስበንያ ፡ ሰራብያ ፡ ሆዳያ ፡ ሰበንያ ፡ ፈታያ ፡ እንዲሁ ፡ አሉ ። ቆማችሁ ፡ ከዘላለም ፡ እስከ ፡ ዘላለም ፡ አምላካችንን ፡ እግዚአብሔርን ፡ በርኩ ። እንዲሁም ፡ በሉ ፡ ከዘረከትና ፡ በምስጋና ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ያለው ፡ ክቡር ፡ ስምህ ፡ ይበረታዩ ። አንተ ፡ ብቻ ፡ እግዚአብሔር ፡ ነህ ፡ ሰማዩንና ፡ የሰማያት ፡ ሰማዩን ፡ ሠራዊታቸውንም ፡ ሁሉ ፡ ምድሩንና ፡ በእርስዎ ፡ ላይ ፡ ያሉትን ፡ ሁሉ ፡ በሕርቆችንና ፡ በእነርሱ ፡ ውስጥ ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ ፈጥረሃል ፡ ሁሉንም ፡ ሕያው ፡ አድርገኸዋል ፡ የሰማዩን ፡ ሠራዊት ፡ ለአንተ ፡ ይሰጣሉ ። አንተ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክ ፡ ነህ ፡ አብራምን ፡ መረጥህ ፡ ከሀር ፡ ከላውያንም ፡ አወጣኸው ፡ ስሙን ፡ አብረሃም ፡ አልኸው ፡ ለቡም ፡ በፈትህ ፡ የታመን ፡ ሆኖ ፡ አገንኸው ፡ የከነዓና የራውንና ፡ የከጢያዊውን ፡ የአዋጣቸውንም ፡ የፈርዛዊውንም ፡ የኢያቡሳዊውንም ፡ የፈርዛሳዊውንም ፡ ምድር ፡ ለእርሱና ፡ ለዘሩ ፡ ትሰጥ ፡ ዘንድ ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ አደረግህ ፡ አንተም ፡ ጸድቅ ፡ ነህና ፡ ቃልህን ፡ ፈጸምህ ።

፫ ፡ በግብጽም ፡ ሳሉ ፡ የአባታችንን ፡ ሙከራ ፡ አየህ ፡ በአርትራ ፡ በሕርም ፡ ሳሉ ፡ ጩኸታቸውን ፡ ሰማህ ፡ እንደ ፡ ታሰቡባቸውም ፡ አውቀህ ፡ ነበርም ። በፈርዖንና ፡ በሰሪያዎቹ ፡ ሁሉ ፡ በምድሩም ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ምልክትና ፡ ተአምራት ፡ አሳየህ ፡ ዛሬም ፡ እንደ ፡ ሆነው ፡ ስምንት ፡ አስጠራህ ። ከፈታቸውም ፡ በሕሩን ፡

ከፈላህ ፡ በባሕሩም ፡ መካከል ፡ በደረቅ ፡ አለፉ ፡ ጠላቶቻቸውን ፡ ግን ፡ ደንጋይ ፡ ጠጥረው ፡ ውኃ ፡ እንዳጣል ፡ በቀላይ ፡ ውስጥ ፡ ጣልሃቸው ። የሚሄዱበትንም ፡ መንገድ ፡ ታበራላቸው ። ዘንድ ፡ በቀን ፡ በደመና ፡ ዓምድ ፡ በሌሊትም ፡ በእሳት ፡ ዓምድ ፡ መራሃቸው ። ወደ ፡ ሰሪያም ፡ ተራራ ፡ ወረደህ ፡ ከሰማዩም ፡ ተናገርሃቸው ፡ ቅኑን ፡ ፍርድና ፡ እውነትን ፡ ሕግ ፡ መልካሙንም ፡ ሥርዓትን ፡ ትእዛዝ ፡ ሰጠሃቸው ፡ የተቀደሰውንም ፡ ሰንበትህን ፡ አስታውቃቸው ፡ ትእዛዝንና ፡ ሥርዓትን ፡ ሕግንም ፡ በባሪያህ ፡ በሙሉ ፡ እጅ ፡ አዘገዘሃቸው ። ለራባቸውም ፡ ከሰማዩ ፡ እንደራ ፡ ሰጠሃቸው ፡ ለጥማታቸውም ፡ ከዓለቱ ፡ ወጋ ፡ አመጣላቸው ፡ ወደ ፡ ማልህላቸውም ፡ ምድር ፡ ገብተው ፡ ይወርሱ ። ዘንድ ፡ አዘገዘሃቸው ።

ነገር ፡ ግን ፡ እነርሱና ፡ አባቶቻችን ፡ ታቦዩ ፡ እንገታቸውንም ፡ አደንደኑ ፡ ትእዛዝህንም ፡ አልሰሙም ፡ ለመሰማትም ፡ እንቢ ፡ አሉ ፡ ያደረግሁላቸውንም ፡ ተአምራት ፡ አላሰቡም ፡ እንገታቸውንም ፡ አደንደኑ ፡ በዓመጣቸውም ፡ ወደ ፡ በርካታቸው ፡ ይመለሱ ። ዘንድ ፡ አለቃ ፡ አደረጉ ፡ አንተ ፡ ግን ፡ ይቅር ፡ ባይ ፡ ቸርና ፡ መሐራ ፡ አምላክ ፡ ለቀጣም ፡ የምትከፈት ፡ ምሕረትንም ፡ የምታበክ ፡ ነህ ። አልተውሃቸውም ። ቀልጣ፡ የተሠራውንም ፡ እምባሳ ፡ አድርገው ፡ ከግብጽ ፡ ያወጣህ ፡ አምላክህ ፡ ይህ ፡ ነው ፡ ሰላ ፡ ጊዜ ፡ ለጅግም ፡ በባቀውም ፡ ጊዜ ፡ አንተ ፡ በምሕረት ፡ ብዛት ፡ በምድር ፡ ገዳ ፡ አልተውሃቸውም ፡ በመንገድም ፡ ይመራቸው ። ዘንድ ፡ የደመና ፡ ዓምድ ፡ በቀን ፡ የሚሄዱበትንም ፡ መንገድ ፡ ያበራላቸው ። ዘንድ ፡ የእሳት ፡ ዓምድ ፡ በሌሊት ፡ ከእነርሱ ፡ አልራቁም ። ያስተምራቸውም ፡ ዘንድ ፡ መልካሙን ፡ መንፈስህን ፡ ሰጠሃቸው ፡ መናህንም ፡ ከአፋቸው ፡ አልከለክልህም ፡ ለጥማታቸውም ፡ ውኃ ፡ ሰጠሃቸው ። አርባ ፡ ዓመትም ፡ በምድር ፡ በዳ ፡ መገባሃቸው ፡ ምንም ፡ አላጠም ፡ ልብሳቸውም ፡ አላረጉም ፡ እግራቸውም ፡ አላበጠም ።

መንግሥታችንን ፡ አሕዛብን ፡ ከፍለህ ፡ ሰጠሃቸው ፡ የሐሰቡንን ፡ ንጉሥ ፡ የሌዎንን ፡ ምድር ፡ የበላንንም ፡ ንጉሥ ፡ የሀግን ፡ ምድር ፡ ወረሱ ። ልጆቻቸውንም ፡ እንደ ፡ ሰማዩ ፡ ከዋከብን ፡ አበዛህ ፡ ይገቡና ፡ ይወርሱ ። ዘንድ ፡ ለአባቶቻቸው ፡ ወደ ፡ ተናገርሁላቸውም ፡ ምድር ፡ አገባሃቸው ። ልጆቹም ፡ ገብተው ፡ ምድሩን ፡ ወረሱ ። የምድሩን ፡ ስምችን ፡ ከነዓናውያንን ፡ በፈታቸው ፡ አዋረዱህ ፡ የሚወድዱትንም ፡ ነገር ፡ ያደርጉብቸው ። ዘንድ ፡ እነርሱንና ፡ ነገሥታቶቻቸውን ፡ የምድሩንም ፡ አሕዛብ ፡ በእጃቸው ፡ አልፈዱ ። ሰጠሃቸው ። ምንኸኛንም ፡ ከተሞች ፡ የሰበሰቡንም ፡ ምድር ፡ ወሰዱ ፡ መልካምን ፡ ነገር ፡ የሞሉትን ፡ ቤቶች ፡ የተማሱትንም ፡ ጉድጓዶች ፡ ወይኖቹንና ፡ ወይራዎቹን ፡ ብዙዎቹንም ፡ የፍራፈራ

ዛሬች ፡ ወረሱ ፡ በሉም ፡ ጠገቡም ፡ ወፈሩም ፡ በታላቅ ፡ በነገትህም ፡ ደስ ፡ አላቸው ።

ነገር ፡ ግን ፡ እንቢተኞች ፡ ነበሩ ፡ ፀመፀብህም ፡ ሕግህንም ፡ ወደ ፡ ኋላቸው ፡ ጣሉት ፡ ወደ ፡ አንተም ፡ ይመለሱ ። ዘንድ ፡ የመስከሩብቸውን ፡ ነቢያትህን ፡ ገደሉ ፡ እጅግም ፡ አስቄጡህ ። ስለዚህ ፡ ለጠላቶቻቸው ፡ እጅ ፡ አሳልፈህ ፡ ሰጠሃቸው ፡ አብጩታቸውም ። በመካከራቸውም ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ ጮኹ ፡ ከሰማዩም ፡ ሰማሃቸው ። እንደ ፡ ምሕረትህም ፡ ብዛት ፡ ከጠላቶቻቸው ፡ እጅ ፡ ያዳኑአቸውን ፡ ታዳጊዎሃቸው ፡ ሰጠሃቸው ። በፈሩም ፡ ጊዜ ፡ ተመልሰው ፡ በፈትህ ፡ ከፍ ፡ አደረጉ ፡ በጠላቶቻቸው ፡ እጅ ፡ ተውሃቸው ። እንደ ፡ ተመልሰውም ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ በጮኹ ፡ ጊዜ ፡ ከሰማዩ ፡ ሰማሃቸው ፡ እንደ ፡ ምሕረትህም ፡ ብዛት ፡ ታደግሃቸው ፡ ወደ ፡ ሕግህም ፡ ትመልሳቸው ። ዘንድ ፡ አስመስክርህባቸው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ታቦዩ ፡ ትእዛዝህንም ፡ አልሰሙም ፡ ሰውም ፡ በደረገው ፡ ጊዜ ፡ በሕይወት ፡ የሚኖርበትን ፡ ፍርድህን ፡ ተላለፉ ፡ ትከሻቸውንም ፡ ሰጡ ። አንገታቸውን ፡ አደንደኑ ፡ አልሰሙምም ። ነገር ፡ ግን ፡ ብዙ ፡ ዓመታት ፡ ታገሥሃቸው ፡ በነቢያትህም ፡ እጅ ፡ በመንፈስህ ፡ መሰክርህባቸው ፡ አላደጡም ። ስለዚህም ፡ በምድር ፡ አሕዛብ ፡ እጅ ፡ አሳልፈህ ፡ ሰጠሃቸው ። ነገር ፡ ግን ፡ አንተ ፡ ቸርና ፡ መሐራ ፡ አምላክ ፡ ነህና ፡ በምሕረትህ ፡ ብዛት ፡ ፈጽመህ ፡ አላጠፋሃቸውም ፡ አልተውሃቸውምም ።

አሁንም ፡ አምላካችን ፡ ሆይ ፡ ቃል ፡ ከዳንንና ፡ ምሕረትን ፡ የምትጠቅሙ ፡ ታላቅና ፡ ኃያል ፡ የተፈራረሙ ፡ አምላክ ፡ ሆይ ፡ ከአዎር ፡ ነገሥታት ፡ ዘመን ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ዛሬ ፡ ድረስ ፡ በእኛና ፡ በነገሥታቶቻችን ፡ በአባቶቻችንም ፡ በከዘናቶቻችንም ፡ በነቢያቶቻችንም ፡ በአባቶቻችንም ፡ በሕዝብህ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ የደረሰው ፡ መከራ ፡ ሁሉ ፡ በፈትህ ፡ ጥቂት ፡ መስሎ ፡ አይታይህ ። በደረሰህንም ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ አንተ ፡ ጸድቅ ፡ ነህ ። አንተ ፡ እውነት ፡ አድርገሃልና ፡ እኛም ፡ ኃጢአት ፡ አድርገሃል ። ነገሥታቶቻችንም ፡ አባቶቻችንም ፡ ከዘናቶቻችንም ፡ አባቶቻችንም ፡ ሕግህን ፡ አልጠብቁም ፡ የመስክርህባቸውንም ፡ ትእዛዝንና ፡ ምስክርህን ፡ አልሰሙም ። በመንግሥታቸውም ፡ በሰጠሃቸውም ፡ ታላቅ ፡ በነገትህ ፡ በፈታቸውም ፡ በሰጠሃቸው ፡ በሰጠው ፡ ምድር ፡ አላመለኩም ። እነሆ ፡ ዛሬ ፡ በሪያዎችን ፡ ነን ፡ ፍራዎንና ፡ በሪከትዋን ፡ ይባሉ ። ዘንድ ፡ ለአባቶቻችን ፡ በሰጠሃት ፡ ምድር ፡ እነሆ ፡ በእርሱም ፡ በሪያዎችን ፡ ነን ፡ ስለ፡ ኃጢአታችንም ፡ ለጅምህብን ፡ ነገሥታት ፡ በሪከትዋን ፡ ታዘዘላች ፡ ሰውነታችንንም ፡ ይገዛሉ ። በእንስሳቸችንም ፡ የሚወድዱትን ፡ ያደርጋሉ ። እኛም ፡ በጽኑ ፡ መከራ ፡ ላይ ፡ ነን ።

ስለዚህም ፡ ሁሉ ፡ የታመነውን ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ አድርገን ፡ እንጽፋለን ፡ አለባቸችንም ፡ ሌዋውያቶቻችንም ፡ ከሀናቶቻችንም ፡ ያትሙበታል ።

ምዕራፍ ፡ ፲ ፡

የተመትም ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ፡ የሐክልያ ፡ ልጅ ፡ ሐቲርስታ ፡ ነህም ፡ ሌደቅያስ ፡ ሠራዊት ፡ ነዘርያስ ፡ ኤርምያስ ፡ ፋስከር ፡ አማርያ ፡ መልክያ ፡ ሐጡስ ፡ ሰበንያ ፡ መሉክ ፡ ካሪም ፡ ሚራሞት ፡ አብድዩ ፡ ዳንኤል ፡ ጌንዶን ፡ በርከት ፡ ሚሴላም ፡ አብያ ፡ ሚያሚን ፡ መዓዝያ ፡ ቤልጋይ ፡ ሸማያ ፡ እነዚህ ፡ ከሀናት ፡ ነበሩ ።

ሌዋውያትም ፡ የአዛያ ፡ ልጅ ፡ ኢያሱተክኤን ፡ ሐዳድ ፡ ልጆች ፡ በጌንያ ፡ ቀድሞኤል ፡ ወንድሞቻቸውም ፡ ሰበንያ ፡ ሆዳያ ፡ ቆሊጣስ ፡ ፈልያ ፡ ሐናን ፡ ሚካ ፡ ረአብ ፡ ሐብብያ ፡ ዘኩር ፡ ሰራብያ ፡ ሰበንያ ፡ ሆዳያ ፡ ባረ ፡ ብረት ፡ የሐዘብ ፡ አለቆች ፡ ፋርስ ፡ ራሕት ፡ ሞዓብ ፡ ኤላም ፡ ዛቲዕ ፡ ባረ ፡ ቡረ ፡ ዓዝጋይ ፡ ቤባይ ፡ አደንያስ ፡ በጥዋይ ፡ ዓዳን ፡ አጤር ፡ አገቅቆ ፡ ሰንዓት ፡ ሆዳያ ፡ ሐሱም ፡ ቤሳሳ ፡ ሐሪፍ ፡ ዓናቶት ፡ ናባይ ፡ መግዳስ ፡ ሚሴላም ፡ ኤዘር ፡ ሚሴላም ፡ ሳይቅ ፡ ያዳኤል ፡ ፈልያ ፡ ሐሱኤስ ፡ ፈልያ ፡ ሰቤቅ ፡ ራሀም ፡ አሱብ ፡ ጽጌ፡ ሙሴያ ፡ አኪያ ፡ ሐናን ፡ ዓናን ፡ መሉክ ፡ ካሪም ፡ በዓና ።

የቀሩትም ፡ ሕዝብ ፡ ከሀናቱም ፡ ሌዋውያትም ፡ በረኞቹም ፡ መዘምራንም ፡ ናታኒምም ፡ ከምድርም ፡ አሕዛብ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሕግ ፡ ራሳቸውን ፡ የለዩ ፡ ሁሉ ፡ ሚሳባቶቻቸውም ፡ ወንዶችና ፡ ሌቶች ፡ ልጆቻቸውም ፡ የሚያውቁትን ፡ የሚያስተውሉትም ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ወንድሞቻቸው ፡ ወደ ፡ ታላላቆቻቸው ፡ ተጠጉ ፡ በእግዚአብሔርም ፡ በሪያ ፡ በሙሉ ፡ እጅ ፡ በተሰጠው ፡ በእግዚአብሔር ፡ ሕግ ፡ ይሄዱ ። ዘንድ ፡ የፈታችንንም ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ትእዛዝ ፡ ሁሉ ፡ ፍርዱንም ፡ ሥርዓቱንም ፡ ይጠብቁና ፡ ያደርጉ ። ዘንድ ፡ እርግጥንና ፡ መሐላውን ፡ አደረጉ ። ሌቶች ፡ ልጆቻችንም ፡ ለምድር ፡ አሕዛብ ፡ አንሰጥም ፡ ሌቶች ፡ ልጆቻቸውንም ፡ ለልጆቻችን ፡ አንወሰድም ፡ የምድርን ፡ አሕዛብ ፡ ሸቀጥና ፡ ላይ ፡ ላይ ፡ ሊገቡዩ ፡ በሰንበት ፡ ቀን ፡ ቢያመው ፡ በሰንበት ፡ ወይም ፡ በተቀደሰው ፡ ቀን ፡ ከእነርሱ ፡ አንገዛም ፡ የሰበተኛውንም ፡ ምን ፡ ፍሬና ፡ ዓዳን ፡ ማስከፈል ፡ እንተሞለን ፡ ብለው ፡ ማሉ ።

ስለ ፡ አምላካችንም ፡ ቤት ፡ አገልግሎት ፡ ስለ ፡ ገጸ ፡ ገብሰትም ፡ ዘወትርም ፡ በሰንበትና ፡ በመባቻ ፡ ስለ ፡ ማቅረብ ፡ ስለ ፡ እሁሉ ፡ ቀርባንና ፡ ስለሚቃጠል ፡ መሥዋዕት ፡ ስለ ፡ በዓለትም ፡ ስለ ፡ ተቀደሱትም ፡ ነገሮች ፡ ለእስራኤልም ፡ ስለሚያስተሰርዎት ፡ ስለ ፡ ኃጢአት ፡ መሥዋዕት ፡ ስለ ፡ አምላካችንም ፡ ቤት ፡ ሥራ ፡

፱፻፳፭
፱፻፳፮
፱፻፳፯
፱፻፳፰
፱፻፳፱
፱፻፴፩
፱፻፴፪
፱፻፴፫
፱፻፴፬
፱፻፴፭
፱፻፴፮
፱፻፴፯
፱፻፴፰
፱፻፴፱
፱፻፵፩
፱፻፵፪
፱፻፵፫
፱፻፵፬
፱፻፵፭
፱፻፵፮
፱፻፵፯
፱፻፵፰
፱፻፵፱
፱፻፶፩
፱፻፶፪
፱፻፶፫
፱፻፶፬
፱፻፶፭
፱፻፶፮
፱፻፶፯
፱፻፶፰
፱፻፶፱
፱፻፷፩
፱፻፷፪
፱፻፷፫
፱፻፷፬
፱፻፷፭
፱፻፷፮
፱፻፷፯
፱፻፷፰
፱፻፷፱
፱፻፸፩
፱፻፸፪
፱፻፸፫
፱፻፸፬
፱፻፸፭
፱፻፸፮
፱፻፸፯
፱፻፸፰
፱፻፸፱
፱፻፹፩
፱፻፹፪
፱፻፹፫
፱፻፹፬
፱፻፹፭
፱፻፹፮
፱፻፹፯
፱፻፹፰
፱፻፹፱
፱፻፺፩
፱፻፺፪
፱፻፺፫
፱፻፺፬
፱፻፺፭
፱፻፺፮
፱፻፺፯
፱፻፺፰
፱፻፺፱
፱፻፺፺፩
፱፻፺፺፪
፱፻፺፺፫
፱፻፺፺፬
፱፻፺፺፭
፱፻፺፺፮
፱፻፺፺፯
፱፻፺፺፰
፱፻፺፺፱
፱፻፺፺፺፩
፱፻፺፺፺፪
፱፻፺፺፺፫
፱፻፺፺፺፬
፱፻፺፺፺፭
፱፻፺፺፺፮
፱፻፺፺፺፯
፱፻፺፺፺፰
፱፻፺፺፺፱
፱፻፺፺፺፺፩
፱፻፺፺፺፺፪
፱፻፺፺፺፺፫
፱፻፺፺፺፺፬
፱፻፺፺፺፺፭
፱፻፺፺፺፺፮
፱፻፺፺፺፺፯
፱፻፺፺፺፺፰
፱፻፺፺፺፺፱
፱፻፺፺፺፺፺፩
፱፻፺፺፺፺፺፪
፱፻፺፺፺፺፺፫
፱፻፺፺፺፺፺፬
፱፻፺፺፺፺፺፭
፱፻፺፺፺፺፺፮
፱፻፺፺፺፺፺፯
፱፻፺፺፺፺፺፰
፱፻፺፺፺፺፺፱
፱፻፺፺፺፺፺፺፩
፱፻፺፺፺፺፺፺፪
፱፻፺፺፺፺፺፺፫
፱፻፺፺፺፺፺፺፬
፱፻፺፺፺፺፺፺፭
፱፻፺፺፺፺፺፺፮
፱፻፺፺፺፺፺፺፯
፱፻፺፺፺፺፺፺፰
፱፻፺፺፺፺፺፺፱
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፩
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፪
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፫
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፬
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፭
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፮
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፯
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፰
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፱
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፩
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፪
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፫
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፬
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፭
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፮
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፯
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፰
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፱
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፺፩
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፺፪
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፺፫
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፺፬
፱፻፺፺፺፺፺፺፺፺፺፭
፱፻፺፺

ሁሉ ፡ በየገመቱ ፡ የሰቅል ፡ ሂሳብ ፡ እናመጣ ፡
 ዘንድ ፡ ትእዛዝ ፡ በራሳችን ፡ ላይ ፡ አደረግን ፡
 ለኛም ፡ ከሀሳብና ፡ ለዋውያት ፡ ሕዝቡም ፡
 ለንድ ፡ አባቶቻችን ፡ ቤቶች ፡ በተወሰነ ፡ ጊዜ ፡
 በየገመቱ ፡ ወደ ፡ አምላካችን ፡ ቤት ፡ አምጥ
 ተን ፡ በሕጉ ፡ እንደ ፡ ተጻፈ ፡ በአምላካችን ፡
 በእግዚአብሔር ፡ መሠዊያ ፡ ላይ ፡ ይቃጠል ፡
 ዘንድ ፡ ስለ ፡ እንዲህ ፡ ቀርቦን ፡ ፅግ ፡ ተጣጣ
 ለን ፡ በየገመቱ ፡ የመራታችንን ፡ በተራት ፡
 የሁሉ ፡ ዓይነት ፡ ዛፍ ፡ የፍሬ ፡ ሁሉ ፡ በተራት ፡
 ሁሉ ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ እናመጣ ፡
 ዘንድ ፡ በሕጉ ፡ እንደ ፡ ተጻፈ ፡ የልጆቻችን
 ንንፍ ፡ የእንስሳቸችንን ፡ በተራት ፡ የበረሃ
 ቻችንንና ፡ የበንቻችንን ፡ በተራት ፡ በአምላካ
 ቸችን ፡ ቤት ፡ ወደ ፡ ሚያገለግሉት ፡ ከሀሳት ፡ ወደ ፡
 አምላካችን ፡ ቤት ፡ እናመጣ ፡ ዘንድ ፡ የእህላ
 ቸችንንም ፡ በተራት ፡ የሆኑ ፡ ግንኙነታችንን ፡
 ቀርቦን ፡ የዘፍ ፡ ሁሉ ፡ ፍሬ ፡ ወይንንና ፡ ዘይ
 ቱንም ፡ ወደ ፡ ከሀሳቱ ፡ ወደ ፡ አምላካችን ፡
 ቤት ፡ ትጻዎች ፡ እናመጣ ፡ ዘንድ ፡ ለዋውያ
 ቱም ፡ ከከተሞቻችን ፡ እርሻ ፡ ሁሉ ፡ እሥራት ፡
 ይቀበላሉና ፡ የመራታችንን ፡ እሥራት ፡ ወደ ፡
 ለዋውያን ፡ እናመጣ ፡ ዘንድ ፡ ግልጽ ፡ ለዋው
 ያቱም ፡ እሥራቱን ፡ በተቀበሉ ፡ ጊዜ ፡ የአርገን ፡
 ልጅ ፡ ከሁሉ ፡ ከሌዋውያን ፡ ጋር ፡ ይሁን ፡ ለዋ
 ወያቱም ፡ የእሥራት ፡ እሥራት ፡ ወደ ፡ አም
 ላካችን ፡ ቤት ፡ ወደ ፡ ትጻዎች ፡ ወደ ፡ ፅቃ ፡
 ቤት ፡ ያምጡት ፡ የእስራኤል ፡ ልጆችና ፡ የሌዊ
 ፡ ልጆችም ፡ የእሁሉንና ፡ የወይንን ፡ የዘይቱንም ፡
 የግንኙነትን ፡ ቀርቦን ፡ የመቅደሱ ፡ ፅቃዎችና ፡
 የሚያገለግሉት ፡ ከሀሳት ፡ በረኞቹና ፡ መዘም
 ሬት ፡ ወዳሉባቸው ፡ ትጻዎች ፡ ያግቡት ፡ እንዲ
 ሁም ፡ የአምላካችንን ፡ ቤት ፡ ከቶ ፡ እንተውም ።

ምዕራፍ ፡ ፲፩ ።

፩ ፡ የሕዝቡም ፡ አለቆች ፡ በእየሩሳሌም ፡ ተቀ
 መጡ ፡ ከቀረጡት ፡ ሕዝብ ፡ ከእሥሩ ፡ ክፍል ፡
 አንዱ ፡ በቅድስቲቱ ፡ ከተማ ፡ በእየሩሳሌም ፡
 ዘጠኙም ፡ በሌሎች ፡ ከተሞች ፡ ይቀመጡ ፡
 ዘንድ ፡ ፅግ ፡ ተጣጣሉ ፡ ሕዝቡም ፡ በፈቃዳ
 ቸው ፡ በእየሩሳሌም ፡ ለመቀመጥ ፡ የወደዱ
 ትን ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ በረከ።
 ፪ ፡ በእየሩሳሌምም ፡ የተቀመጡት ፡ የሀገሩ ፡ አለ
 ቆች ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ፡ እስራኤል ፡ ግን ፡ ከሀ
 ናቱም ፡ ለዋውያቱም ፡ ናታኒምም ፡ የሰሎሞ
 ንም ፡ በረያዎች ፡ ልጆች ፡ እያንዳንዳቸው ፡ በየ
 ርስታቸውና ፡ በየከተማቸው ፡ በየሁኑ ፡ ከተ
 ሞች ፡ ተቀመጡ ። ከየሁኑና ፡ ከብንያምም ፡
 ልጆች ፡ እነዚህ ፡ በእየሩሳሌም ፡ ተቀመጡ ።
 ከየሁኑ ፡ ልጆች ፡ ከሩራ ፡ ልጆች ፡ የመላላ
 ኤል ፡ ልጅ ፡ የሰፋጥያ ፡ ልጅ ፡ የአጣርያ ፡ ልጅ ፡
 የዘክርያስ ፡ ልጅ ፡ የገዝያ ፡ ልጅ ፡ አታያ ፡ የሌ
 ሎናዊውም ፡ ልጅ ፡ የዘክርያስ ፡ ልጅ ፡ የገዝ
 ራብ ፡ ልጅ ፡ የዓዳያ ፡ ልጅ ፡ የገዝያ ፡ ልጅ ፡ የከ

ሐሐይ ፡ ልጅ ፡ የባርክ ፡ ልጅ ፡ መሳሪያ ። በእ
 የሩሳሌም ፡ የተቀመጡት ፡ የሩራ ፡ ልጆች ፡
 ሁሉ ፡ አራት ፡ መቶ ፡ ስድሳ ፡ ስምንት ፡ ጽኑዓን ፡
 ነበሩ ።
 ፯ ፡ የብንያምም ፡ ልጆች ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ፡ የገ
 ሻያ ፡ ልጅ ፡ የአቴኤል ፡ ልጅ ፡ የመሳሪያ ፡ ልጅ ፡
 የቀላያ ፡ ልጅ ፡ የፈጻያ ፡ ልጅ ፡ የገዝያ ፡ ልጅ ፡
 የሚሱላም ፡ ልጅ ፡ ስሉ ፡ ከእርሱም ፡ በኋላ ፡
 ጌቤና ፡ ሳሌይ ፡ ከጠኝ ፡ መቶም ፡ ሁያ ፡ ስምንት ፡
 አለቃቸውም ፡ የገዝራ ፡ ልጅ ፡ እሩኤል ፡ ነበረ ፡
 የሐስታሎም ፡ ልጅ ፡ ይሁኑ ፡ በከተማው ፡ ላይ ፡
 ሁለተኛ ፡ ነበረ ።
 ፺ ፡ ከከሀሳቱ ፡ የገዝራብ ፡ ልጅ ፡ የዳኤ ፡ ያኪን ፡
 የእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ አለቃ ፡ የአኪጣብ ፡
 ልጅ ፡ የመራቶት ፡ ልጅ ፡ የባዶቅ ፡ ልጅ ፡ የሚሱ
 ላም ፡ ልጅ ፡ የኪልቅያስ ፡ ልጅ ፡ ሠራያ ፡ የቤቱ
 ንም ፡ ሥራ ፡ የሠሩ ፡ ወንድሞቻቸው ፡ ስምንት ፡
 መቶ ፡ ሁያ ፡ ሁለት ፡ የመልክያ ፡ ልጅ ፡ የሩስር
 ልጅ ፡ የዘክርያስ ፡ ልጅ ፡ የአጣሪ ፡ ልጅ ፡ የፈላልያ ፡
 ልጅ ፡ የይርሳም ፡ ልጅ ፡ የዳዳያ ፡ ወንድሞቹም ፡
 የአባቶቹ ፡ ቤቶች ፡ አለቆች ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ አርባ ፡
 ሁለት ፡ የአሚር ፡ ልጅ ፡ የምሽሌሞት ፡ ልጅ ፡
 የአሕዛይ ፡ ልጅ ፡ የአገርኤል ፡ ልጅ ፡ አግሰያ ፡
 ወንድሞቻቸውም ፡ መቶ ፡ ሁያ ፡ ስምንት ፡ ጽኑ
 ዓን ፡ ኃያላን ፡ አለቃቸውም ፡ የሐግደሊም ፡
 ልጅ ፡ ከብድኤል ፡ ነበረ ።
 ፺፩ ፡ ከሌዋውያንም ፡ የቡኒ ፡ ልጅ ፡ የአባባያ ፡ ልጅ ፡
 የግዝራቃም ፡ ልጅ ፡ የሌሱብ ፡ ልጅ ፡ ሻማያ ፡
 ከእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ በሚዳ ፡ በነበረው ፡
 ሥራ ፡ ላይ ፡ የነበሩ ፡ የሌዋውያን ፡ አለቆች ፡ ሳባ
 ታይና ፡ የሐገት ፡ በጸሎተኛ ፡ ጊዜ ፡ ምስጋናን ፡
 የሚቀነቅኑ ፡ አለቃው ፡ የሀሳና ፡ ልጅ ፡ የዘብዳ ፡
 ልጅ ፡ የሚካ ፡ ልጅ ፡ መታንያ ፡ ወንድሞቹም ፡
 መካከል ፡ ሁለተኛ ፡ የነበረ ፡ በቅብቃር ፡ የሌዶ
 ታምም ፡ ልጅ ፡ የጋል ፡ ልጅ ፡ የሳሙክ ፡ ልጅ ፡
 አብድያ ፡ በቅድስቲቱ ፡ ከተማ ፡ የነበሩ ፡ ሌዋ
 ወያቱ ፡ ሁሉ ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ ስምንት ፡ አራት ፡
 ነበሩ ።
 ፺፪ ፡ በርቹንም ፡ የሚጠብቁ ፡ በረኞቹ ፡ ዓቁብና ፡
 ጤልሞን ፡ ወንድሞቻቸውም ፡ መቶ ፡ ሰባ ፡
 ሁለት ፡ ነበሩ ። ከእስራኤልም ፡ የቀሩት ፡ ከከ
 ሀሳትና ፡ ከሌዋውያንም ፡ እያንዳንዳቸው ፡ በየ
 ርስታቸው ፡ በየሁኑ ፡ ከተሞች ፡ ሁሉ ፡ ውስጥ ፡
 ነበሩ ። ናታኒምም ፡ በየፈል ፡ ተቀምጠው ፡
 ነበር ፡ ሲሐና ፡ ገሸጸ ፡ በናታኒም ፡ ላይ ፡ ነበሩ ።
 በእግዚአብሔርም ፡ ቤት ፡ ሥራ ፡ ላይ ፡ ከነበሩ ፡
 መዘምራን ፡ ከአሳፍ ፡ ልጆች ፡ ወገን ፡ የሚካ ፡
 ልጅ ፡ የመታንያ ፡ ልጅ ፡ የሐሸብያ ፡ ልጅ ፡ የባኒ
 ልጅ ፡ እዚ ፡ በእየሩሳሌም ፡ የሌዋውያን ፡ አለቃ
 ነበረ ። ስለ ፡ እነርሱም ፡ የገንጥ ፡ ትእዛዝ ፡
 ነበረ ፡ የመዘምራንም ፡ ሥርዓት ፡ ለየዕለቱ ፡
 የተገራ ፡ ነበረ ። ከየሁኑም ፡ ልጅ ፡ ከዛራ ፡
 ወገን ፡ የሚሌቤል ፡ ልጅ ፡ ፈታያ ፡ ልጅ ፡ የገዝ
 ነገር ፡ ሁሉ ፡ በንጉሡ ፡ አጠገብ ፡ ነበረ ።

፳፭ ፡ ስለ ፡ መንደሮቹና ፡ ስለ ፡ እርሾቻቸው ፡
 ከየሁኑ ፡ ልጆች ፡ አያሌዎች ፡ በቀርቻትእር
 ባቸውና ፡ በመንደሮችም ፡ በዳቦንና ፡ በመንደሮ
 ችዎም ፡ በደቀብጽኤልና ፡ በመንደሮችዎም ፡
 በእያሱ ፡ በሞላዳ ፡ በቤትጸሌጥ ፡ በሐጸርሹ
 ዓል ፡ በቤርሳብሀና ፡ በመንደሮችዎ ፡ በጸቅ
 ሸጽ። ላግ ፡ በምክናና ፡ በመንደሮችዎ ፡ በገደንጌ
 ሞን ፡ በጸርዓ ፡ በየርሙት ፡ በዛናጥ ፡ በዓዶ
 ላም ፡ በመንደሮችዎም ፡ በለኪሳና ፡ በእር
 ሻዎችዎ ፡ በዓዚቃና ፡ በመንደሮችዎ ፡ ተቀ
 መጡ ። እንዲሁ ፡ ከቤርሳብሀ ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡
 ሄናም ፡ ሸለቆ ፡ ድረስ ፡ ሰፈሩ ። የብንያምም ፡
 ልጆች ፡ ከጌባ ፡ ጀምሮ ፡ በማካማስ ፡ በጋያ ፡
 በቤቱልና ፡ በመንደሮችዎ ፡ በዓናቶት ፡ በናብ ፡
 በሐናንያ ፡ በሐጸር ፡ በራማ ፡ በጊቲም ፡ በሐ
 ኂድ ፡ በሰባይም ፡ በንበላት ፡ በሎድ ፡ በእና ፡
 በሕራራሹም ፡ ተቀመጡ ። በየሁኑም ፡ ከነበሩ ፡
 ሌዋውያን ፡ አያሌ ፡ ክፍሎች ፡ ወደ ፡ ብንያም ፡
 ሆኑ ።
 ምዕራፍ ፡ ፲፪ ።
 ፩ ፡ ከሰለተያ ፡ ልጅ ፡ ከዘርብሌና ፡ ከአያሱ ፡
 ጋር ፡ የወጡት ፡ ከሀሳትና ፡ ሌዋውያን ፡ እነዚህ ፡
 ነበሩ ፡ ሠራያ ፡ ኦርምያስ ፡ ፅገራ ፡ አጣርያ ፡
 መሎክ ፡ ሕሙስ ፡ ሴኬያ ፡ ሬሁም ፡ ሚሪ
 ሞት ፡ አዶ ፡ ጌንቶን ፡ አብያ ፡ ሚያሚን ፡
 መዓድያ ፡ ቢልጋ ፡ ሸማያ ፡ የያሪብ ፡ የዳኤ ፡
 ስሉ ፡ ዓሞቅ ፡ ኬልቅያስ ፡ የዳኤ ፡ እነዚህ ፡
 በአያሱ ፡ ዘመን ፡ የከሀሳቱና ፡ ወንድሞቻ
 ቸው ፡ አለቆች ፡ ነበሩ ።
 ፪ ፡ ሌዋውያቱም ፡ አያሌ ፡ ቢንዊ ፡ ቀድሞኤል ፡
 ሰራብያ ፡ ይሁኑ ፡ ከወንድሞቹም ፡ ጋር ፡ በመ
 ዘምራን ፡ ላይ ፡ የነበረ ፡ መታንያ ፡ ወንድሞቻ
 ቸውም ፡ በቅብቃዳና ፡ ሁኒ ፡ በሰላሞናቸው ፡
 በእንጸራቸው ፡ ነበሩ ። አያሌም ፡ የሌዊምን ፡
 ወለደ ፡ የሌዊምም ፡ አልያሌብን ፡ ወለደ ፡ ኤል
 ያሌብም ፡ የሌዳን ፡ ወለደ ፡ የአዳም ፡ የሩታ
 ንን ፡ ወለደ ፡ የሩታንም ፡ ያዳኤን ፡ ወለደ ።
 በየሌዊምም ፡ ዘመን ፡ የአባቶች ፡ ቤቶች ፡ አለ
 ቆች ፡ እነዚህ ፡ ከሀሳትና ፡ ነበሩ ፡ ከሠራያ ፡ ምራያ ፡
 ከኤርምያስ ፡ ከአብያ ፡ ከዕክል ፡ ሚሱላም ፡
 ከአጣርያ ፡ ይሆኑና ፡ ከመሎኪ ፡ የሩታን ፡
 ከሰበንያ ፡ የሐፍ ፡ ከከሪም ፡ ዓድና ፡ ከመራ
 ሞት ፡ ኤልቃይ ፡ ከአብያ ፡ ከክርያስ ፡ ከጌንቶን ፡
 ሚሱላም ፡ ከአብያ ፡ ከከሪ ፡ ከሚያሚን ፡ ሞዓ
 ድያ ፡ ፈልጣይ ፡ ከቢልጋ ፡ ሳሙስ ፡ ከሸማያ ፡
 የሩታን ፡ ከየያሪብ ፡ መትናይ ፡ ከዮዳይ ፡
 አዚ ፡ ከሳላይ ፡ ቃላይ ፡ ከዓሞቅ ፡ ጌቤር ፡
 ከኬልቅያስ ፡ ከሸብያ ፡ ከዮዳይ ፡ ናትናኤል ።
 ከሌዋውያቱም ፡ በአልያሌብና ፡ በዮዳይ ፡
 በየሐናንና ፡ በዮዳይ ፡ ከመን ፡ የአባቶች ፡ ቤቶች ፡
 አለቆች ፡ ተጻፉ ፡ ከሀሳቱም ፡ በፈርሳዊው ፡ በዳ
 ሮብ ፡ መንግሥት ፡ ዘመን ፡ ተጻፉ ። የሌዊ ፡
 ልጆች ፡ የአባቶች ፡ ቤቶች ፡ አለቆች ፡ እስከ ፡

አልያሌብ ፡ ልጅ ፡ እስከ ፡ የሐናን ፡ ዘመን ፡
 ድረስ ፡ በታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ ተጻፉ ። የሌዋው
 ስም ፡ አለቆች ፡ ከሸብያ ፡ ሰራብያ ፡ የቀድሞ
 ኤልም ፡ ልጅ ፡ አያሌ ፡ አንድ ፡ እግዚአብሔር ፡
 ሰው ፡ እንደ ፡ ጻዊት ፡ ትእዛዝ ፡ በየሰላሞናቸው ፡
 በወንድሞቻቸው ፡ ፈት ፡ ለፈት ፡ ያከብሩና ፡
 በሠላግ ፡ ነበር ። መታንያ ፡ በቅብቃዳ ፡ አብ
 ድዩ ፡ ሚሱላም ፡ ኬልላም ፡ ዓቁብ ፡ በበርች ፡
 አብገብ ፡ የሚገኙትን ፡ ሰቃ ፡ ቤቶች ፡ ለመጠ
 በቅ ፡ በረኞች ፡ ነበሩ ። እነዚህ ፡ በእየሩሳሌም ፡
 ልጅ ፡ በአያሌ ፡ ልጅ ፡ በየሌዊም ፡ በአለቃ
 ውም ፡ በነበሞም ፡ በጸሐፊውም ፡ በከሀሳት ፡ በዕ
 ዝራ ፡ ዘመን ፡ ነበሩ ።
 የእየሩሳሌምንም ፡ ቅጥር ፡ በቀድሞ ፡ ጊዜ ፡ ሸ፺ ፡
 ቅዳሌውን ፡ በደስታና ፡ በምስጋና ፡ በመዝሙ
 ሮም ፡ በጸናጽልም ፡ በበገናም ፡ በመሰንቆም ፡
 ለማድረግ ፡ ወደ ፡ እየሩሳሌም ፡ ያመጡአቸው ፡
 ዘንድ ፡ ሌዋውያቱን ፡ በየሰላራቸው ፡ ሁሉ ፡
 ፈለጉ ። መዘምራንም ፡ በእየሩሳሌም ፡ በጊያ
 መንደሮች ፡ ጦርተው ፡ ነበርና ፡ የመዘምራን ፡
 ልጆች ፡ ከእየሩሳሌም ፡ በጊያና ፡ ከነጠፋው
 ያን ፡ መንደሮች ፡ ከቤትጸሌገላም ፡ ከጌባና ፡
 ከግዝግት ፡ እርሻዎች ፡ በተሰበሰቡ ፡ ከሀሳቱና ፡
 ሌዋውያቱም ፡ ራሳቸውን ፡ እንደ ፡ ሕዝቡንም ፡
 በርቹንም ፡ ቅጥርንም ፡ እንደ ።
 የዮዳይንም ፡ አለቆች ፡ ወደ ፡ ቅጥር ፡ ላይ ፡ ሸ፺ ፡
 አወጣጡት ፡ ከመዘጋቸውንም ፡ በሁለት ፡ ታላ
 ላቅ ፡ ተርታ ፡ አቆምንታቸው ፡ አንዱም ፡ ወደ ፡
 ቀኝ ፡ በቅጥር ፡ ላይ ፡ ወደ ፡ ጉድጽ ፡ መጣዎቹ ፡
 ሰራ ፡ ሄደ ። ከእነርሱም ፡ በኋላ ፡ የሸ፺ ፡ የዮዳይ
 ጻም ፡ አለቆች ፡ እነርሱ ፡ ዓቁብያስ ፡ ፅገራ ፡
 ሚሱላም ፡ ይሁኑ ፡ ብንያም ፡ ሸማያ ፡ ኦርም
 ያስ ፡ መለከትም ፡ ያዘው ፡ ከከሀሳቱ ፡ ልጆች ፡
 አያሌዎች ፡ ከተሳሳት ፡ ልጅ ፡ የዘክርያስ ፡ ልጅ ፡
 የሚካያ ፡ ልጅ ፡ የመታንያ ፡ ልጅ ፡ የሸማያ ፡
 ልጅ ፡ የሩታን ፡ ልጅ ፡ ከክርያስ ፡ ወንድሞ
 ቹም ፡ ሸማያ ፡ ከከርኤል ፡ ሚሳላይ ፡ ጊላላያ ፡
 መዓይ ፡ ናትናኤል ፡ ይሁኑ ፡ አሂን ፡ የእግዚ
 አብሔርን ፡ ሰው ፡ የጻዊትን ፡ የዚጣውን ፡ ፅቃ ፡
 ያዘው ፡ ሄደ ። ጸሐፊውም ፡ ፅገራ ፡ በፈታቸው ፡
 ነበረ ። በምንጭም ፡ በር ፡ አቅንተው ፡ ሄደ ።
 በጻዊትም ፡ ከተማ ፡ ደረጃ ፡ በቅጥርም ፡
 መውጫ ፡ ከጻዊትም ፡ ቤት ፡ በላይ ፡ እስከ ፡
 ውሳኔው ፡ በር ፡ ድረስ ፡ በምሥራቅ ፡ በተራ ፡
 ሄደ ።
 ሁለተኛውም ፡ የአመሲዎቹ ፡ ተርታ ፡ ወደ ፡ ሸ፺ ፡
 ግራ ፡ ሄደ ። እኔና ፡ የሕዝቡም ፡ እነርሱ ፡ በስተ
 ኋላቸው ፡ ነበርን ፡ በቅጥርም ፡ ላይ ፡ በእቶች ፡
 ግንብ ፡ በላይ ፡ እስከ ፡ ሰፈው ፡ ቅጥር ፡ ድረስ ፡
 ከኤሩራምም ፡ በር ፡ በላይ ፡ በአርጌው ፡ ድረስ ፡
 በዓሣ ፡ በር ፡ በሐናንኤልም ፡ ግንብ ፡ በሃሚኤ
 ግንብ ፡ እስከ ፡ በጎች ፡ በር ፡ ድረስ ፡ ሄደ ። በዘበ
 ጎችም ፡ በር ፡ አጠገብ ፡ ቆመ ። እንዲሁ ፡
 ሁለቱ ፡ የአመሲዎቹ ፡ ተርታዎች ፡ በእግዚአ

ብሔር ፡ ቤት ፡ ቆሙ ፡ ከእነርሱም ፡ ጋር ፡ እኔና ፡ የአለቆች ፡ እኩሌታ ፡ ከሀናቱም ፡ ኤልያቂም ፡ ሙዕራይ ፡ ሚንያም ፡ ሚካኒያ ፡ ኤልዮሩናይ ፡ ከካርያስ ፡ ሐናንያ ፡ መለከት ፡ ይዘው ፡ መዕራይ ፡ ሚንያም ፡ ኤልያቂም ፡ ኤዲ ፡ ይሆሐናን ፡ መዘክያ ፡ ኤሳም ፡ ኤድር ፡ ቆምን ፡ መዘምራትም ፡ በታላቅ ፡ ድምፅ ፡ ዘመና ፡ አለታቸውም ፡ ይዘረሐያ ፡ ነበረ ፡ እግዚአብሔርም ፡ በታላቅ ፡ ደስታ ፡ ደስ ፡ አስገናኝቶቻቸውም ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ ትልቅ ፡ መሥዋዕት ፡ አቀረቡ ፡ ደስም ፡ ደስም ፡ አላቸው ፡ ሌቶቹና ፡ ልጆቹም ፡ ደግሞ ፡ ደስ ፡ አላቸው ፡ የኢየሩሳሌምም ፡ ደስታ ፡ ከሩቅ ፡ ተሰማ ። ይሁዳም ፡ በአገልጋዮቹ ፡ ከሀናትና ፡ ሌዋውያን ፡ ደስ ፡ በላላቸው ፡ የከሀናቱንና ፡ የሌዋውያትን ፡ እድል ፡ ፈንታ ፡ እንደ ፡ ሕጉ ፡ ከከተማች ፡ እርሻምች ፡ ያዘማቹ ፡ ዘንድ ፡ ለእጅ ፡ ማንሣት ፡ ቀርቦቻት ፡ ለበዙራት ፡ ለአሥራትም ፡ በየዕቃ ፡ ቤቶቹ ፡ ላይ ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ ሰዎች ፡ ተሾሙ ። እነርሱም ፡ መዘምራትና ፡ በረኞቹም ፡ የአምላካቸውን ፡ ሥርዓት ፡ የመንጻታቸውንም ፡ ሥርዓት ፡ እንደ ፡ ዳዊትና ፡ እንደ ፡ ልጁ ፡ እንደ ፡ ሰሎሞን ፡ ትእዛዝ ፡ ጠበቁ ። አስቀድሞም ፡ በዳዊትና ፡ በአሳና ፡ ዘመን ፡ እግዚአብሔርን ፡ በዜማ ፡ ለማመስገንና ፡ ለማክበር ፡ የመዘምራት ፡ አለቆች ፡ ነበሩ ። እስራኤልም ፡ ሁሉ ፡ በዘሩባቤልና ፡ በነህምያ ፡ ዘመን ፡ ለመዘምራትና ፡ ለበረኞቹ ፡ እድል ፡ ፈንታቸውን ፡ በየዕለቱ ፡ ደሰጡ ፡ ነበር ፡ የተቀደሰውንም ፡ ነገር ፡ ለሌዋውያን ፡ ሰጡ ፡ ሌዋውያትም ፡ ከተቀደሰው ፡ ነገር ፡ ለእርሻ ፡ ልጆች ፡ ሰጡ ።

ምዕራፍ ፡ ፲፫ ፡

፩ ፡ በዚያም ፡ ቀን ፡ የሙሉን ፡ መጽሐፍ ፡ በሕዝቡ ፡ ጆሮ ፡ አነበቡ ፡ አሞናውያንና ፡ ሞዓበውያንም ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጉባኤ ፡ ለዘላለም ፡ እንዳይገቡ ፡ የሚሉ ፡ በዚያ ፡ ተገኘ ። የእስራኤልን ፡ ልጆች ፡ በእንጀራና ፡ በውኃ ፡ ስላልተቀበሉት ፡ ያረግግቸው ፡ ዘንድ ፡ በላዓምን ፡ ስለ ፡ ዝቡባቸው ፡ ነው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ አምላካችን ፡ እርግግጥን ፡ ወደ ፡ በረከት ፡ መለሰው ። ሕጉንም ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ ድብልቁን ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ ከእስራኤል ፡ ላይ ።

፪ ፡ ከዚህም ፡ አስቀድሞ ፡ በአምላካችን ፡ ቤት ፡ ጓዳዎች ፡ ላይ ፡ ተሾሞ ፡ የነበረው ፡ ከህጉ ፡ ኤልያሌብ ፡ ከጠቢያ ፡ ጋር ፡ ተወዳጅቶ ፡ ለሌዋውያን ፡ ለመዘምራት ፡ ለበረኞቹ ፡ እንደ ፡ ሕጉ ፡ የተሰጣቸውን ፡ የአህሉን ፡ ቀርቦቻት ፡ ዕጣትን ፡ ዕቃዎቹንም ፡ የአህሉንና ፡ የወይትን ፡ የዘይቱንም ፡ አሥራት ፡ ለከሀናቱም ፡ የሆነውን ፡ የማንሣት ፡ ቀርቦቻት ፡ አስቀድሞ ፡ ያስቀመጡበትን ፡ ታላቁን ፡ ጓዳ ፡ አዘጋጅቶለት ፡ ነበር ። እኔ ፡ ግን ፡ በባቢሎን ፡ ንጉሥ ፡ በአርጤክስስ ፡ በሠላሳ ፡ ሁለተኛው ፡ ሃመት ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ሄጀ ፡ ነበርና ፡ በዚህ ፡ ጊዜ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ አልነበር

ሁም ፡ ከጥቂት ፡ ዘመንም ፡ በኋላ ፡ የንጉሡን ፡ ፈቃድ ፡ ለመንሁ ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ መጣሁ ፡ ኤልያሌብም ፡ በእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ አደበባይ ፡ ለጠብያ ፡ ጓዳውን ፡ በማዘጋጀት ፡ ያደረገውን ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ አስተዋልሁ ። ለጅግም ፡ አስከፋኝ ፡ የጠባያንም ፡ የቤቱን ፡ ስቃ ፡ ሁሉ ፡ ከጓዳ ፡ ወደ ፡ ውጪ ፡ ጣልሁ ። ጓዳዎቹንም ፡ እንዲያነጹ ፡ አዘዝሁ ፡ የአገዚአብሔርንም ፡ ቤት ፡ ዕቃዎች ፡ የአህሉንም ፡ ቀርቦቻት ፡ ዕጣትንም ፡ መልኼ ፡ በዚያ ፡ አገባሁ ።

ለሌዋውያንም ፡ እድል ፡ ፈንታቸው ፡ እንዳልተሰጠ ፡ እያያገለግሉትም ፡ ሌዋውያንና ፡ መዘምራት ፡ እያንዳንዱ ፡ ወደ ፡ እርሻው ፡ እንደ ፡ ሄዱ ፡ ተመለከትሁ ። እኔም ፡ የእግዚአብሔር ፡ ቤት ፡ ስለ ፡ ምን ፡ ተተወ ? ብዬ ፡ ከአለቆቹ ፡ ጋር ፡ ተከራከርሁ ። ሰበሰብኳቸውም ፡ በየሰፍራቸውም ፡ አቆምኳቸው ። ይሁዳም ፡ ሁሉ ፡ የአህሉንና ፡ የወይትን ፡ የዘይቱንም ፡ አሥራት ፡ ወደ ፡ ዕቃ ፡ ቤቶች ፡ አመጡ ። በዕቃ ፡ ቤቶችም ፡ ላይ ፡ ከህጉን ፡ ሰሌዎያን ፡ ጸከራውንም ፡ ሳይቅን ፡ ከሌዋውያትም ፡ ፈጻያን ፡ ሾምሁ ፡ ከእነርሱም ፡ ጋር ፡ የመታንያ ፡ ልጅ ፡ የዘኩር ፡ ልጅ ፡ ሐናን ፡ ነበረ ፡ እነርሱም ፡ የታመኑ ፡ ሆነው ፡ ተገኙ ፡ ሥራቸውም ፡ ለወንድሞቻቸው ፡ ማከፋፈል ፡ ነበረ ። አምላኬ ፡ ሆይ ፡ ስለዚህ ፡ አስበኝ ፡ ለአምላኬም ፡ ቤት ፡ ያደረግሁትን ፡ ወረታዬን ፡ አታጥፋ ።

በዚያም ፡ ወራት ፡ በይሁዳ ፡ በሰንበት ፡ ቀን ፡ የወይት ፡ መጥመቅያን ፡ የሚረግጡትን ፡ ነገም ፡ የሚከመሩትን ፡ የወይትን ፡ ጠጅና ፡ የወይትን ፡ ዘላላ ፡ በላሉንም ፡ ልዩ ፡ ልዩም ፡ ዓይነት ፡ ሸክም ፡ በአህዮች ፡ ላይ ፡ የሚጭኑትን ፡ በሰንበትም ፡ ቀን ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ የሚያስገቡትን ፡ አየሁ ፡ ገበያ ፡ በደረጉበትም ፡ ቀን ፡ አስመስክርሁባቸው ። ደግሞም ፡ በእርስዎ ፡ የተቀመጡ ፡ የጠረከ ፡ ሰዎች ፡ ነበሩ ፡ እነርሱም ፡ ዓሣዎችን ፡ ልዩ ፡ ልዩም ፡ ዓይነት ፡ ሸቀጥ ፡ አምጥተው ፡ በሰንበት ፡ ቀን ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ላይ ፡ ሁዳ ፡ ልጆች ፡ ይሸጡ ፡ ነበር ። ከይሁዳም ፡ ታላላቆች ፡ ጋር ፡ ተከራከርሁና ፡ ይህ ፡ የምታደርጉት ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ምንድር ነው ? የሰንበትን ፡ ቀን ፡ ታረክላላችሁን ? አባቶቻችሁ ፡ እንደዚህ ፡ አድርገው ፡ አልነበረም ? አምላካችን ፡ ይህን ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ በእኛና ፡ በዚህ ፡ ከተማ ፡ ላይ ፡ አምጥቶ ፡ አልነበረም ? እናንተም ፡ ሰንበትን ፡ በማርከላችሁ ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ መግትን ፡ ትሔምራላችሁ ፡ አልኳቸው ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ከሰንበት ፡ በፊት ፡ በኢየሩሳሌም ፡ በሮች ፡ ድንግግግገታ ፡ በሆነ ፡ ጊዜ ፡ በሮች ፡ እንዲዘጉ ፡ ሰንበትም ፡ እስኪያልፍ ፡ ድረስ ፡ እንዳይከፈቱ ፡ አዘዝሁ ። በሰንበትም ፡ ቀን ፡ ሸክም ፡ እንዳይገቡ ፡ ከብላቴኖቹ ፡ በአያሌዎቹ ፡ በሮች ፡ አስጠበቅሁ ። ሁሉም ፡ አንድ ፡ ወይም ፡ ሁለት ፡ ጊዜ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ውጭ ፡

፩ ፡ አድረው ፡ ገበያ ፡ አድርገው ፡ ነበር ። እኔም ፡ አስመስክርሁባቸውና ፡ በቅጥሩ ፡ ውጭ ፡ ለምን ? በብዙ ፡ አሕዛብም ፡ መካከል ፡ እንደ ፡ ገቡት ፡ እጆቹን ፡ አነሣባችኋለሁ ፡ አልኳቸው ። ከዚያም ፡ ወዳያ ፡ በሰንበት ፡ ቀን ፡ እንደ ፡ ገና ፡ አልመጡም ። ሌዋውያትም ፡ ራሳቸውን ፡ እንዲያነጹ ፡ መጥተውም ፡ በሮቹን ፡ እንዲጠብቁ ፡ የሰንበትንም ፡ ቀን ፡ እንዳቀድሱ ፡ ነገርኳቸው ። አምላኬ ፡ ሆይ ፡ ስለዚህ ፡ ደግሞ ፡ አስበኝ ፡ እንደ ፡ ምሕረትህም ፡ ብዛት ፡ ራራልኝ ።

ደግሞም ፡ በዚያ ፡ ወራት ፡ የአዘጠንና ፡ የአሞንን ፡ የሞዓብንም ፡ ሌቶች ፡ የገቡትን ፡ እይሁድ ፡ አየሁ ። ከልጆቻቸውም ፡ እነሆቶቹ ፡ በአዛባት ፡ ቀን ፡ ይናገሩ ፡ ነበር ። በአይሁድም ፡ ቀን ፡ መናገር ፡ አያውቁም ፡ ነበር ። ከእነርሱም ፡ ጋር ፡ ተከራከርሁ ፡ ረገምኳቸውም ፡ ከእነርሱም ፡ አያሌዎቹን ፡ መታሁ ፡ ጠጉራቸውንም ፡ ነጩሁ ። እንዲሁም ፡ ብዬ ፡ በእግዚአብሔር ፡ አማልኳቸው ፡ ሌቶች ፡ ልጆቻችሁን ፡ ለወንድች ፡ ልጆቻቸው ፡ አትሰጡ ፡ ሌቶች ፡ ልጆቻቸውንም ፡ ለእናንተና ፡ ለልጆቻችሁ ፡

፪ ፡ በዚያም ፡ ወራት ፡ በይሁዳ ፡ በሰንበት ፡ ቀን ፡ የወይት ፡ መጥመቅያን ፡ የሚረግጡትን ፡ ነገም ፡ የሚከመሩትን ፡ የወይትን ፡ ጠጅና ፡ የወይትን ፡ ዘላላ ፡ በላሉንም ፡ ልዩ ፡ ልዩም ፡ ዓይነት ፡ ሸክም ፡ በአህዮች ፡ ላይ ፡ የሚጭኑትን ፡ በሰንበትም ፡ ቀን ፡ ወደ ፡ ኢየሩሳሌም ፡ የሚያስገቡትን ፡ አየሁ ፡ ገበያ ፡ በደረጉበትም ፡ ቀን ፡ አስመስክርሁባቸው ። ደግሞም ፡ በእርስዎ ፡ የተቀመጡ ፡ የጠረከ ፡ ሰዎች ፡ ነበሩ ፡ እነርሱም ፡ ዓሣዎችን ፡ ልዩ ፡ ልዩም ፡ ዓይነት ፡ ሸቀጥ ፡ አምጥተው ፡ በሰንበት ፡ ቀን ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ላይ ፡ ሁዳ ፡ ልጆች ፡ ይሸጡ ፡ ነበር ። ከይሁዳም ፡ ታላላቆች ፡ ጋር ፡ ተከራከርሁና ፡ ይህ ፡ የምታደርጉት ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ምንድር ነው ? የሰንበትን ፡ ቀን ፡ ታረክላላችሁን ? አባቶቻችሁ ፡ እንደዚህ ፡ አድርገው ፡ አልነበረም ? አምላካችን ፡ ይህን ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ በእኛና ፡ በዚህ ፡ ከተማ ፡ ላይ ፡ አምጥቶ ፡ አልነበረም ? እናንተም ፡ ሰንበትን ፡ በማርከላችሁ ፡ በእስራኤል ፡ ላይ ፡ መግትን ፡ ትሔምራላችሁ ፡ አልኳቸው ።

፫ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ከሰንበት ፡ በፊት ፡ በኢየሩሳሌም ፡ በሮች ፡ ድንግግግገታ ፡ በሆነ ፡ ጊዜ ፡ በሮች ፡ እንዲዘጉ ፡ ሰንበትም ፡ እስኪያልፍ ፡ ድረስ ፡ እንዳይከፈቱ ፡ አዘዝሁ ። በሰንበትም ፡ ቀን ፡ ሸክም ፡ እንዳይገቡ ፡ ከብላቴኖቹ ፡ በአያሌዎቹ ፡ በሮች ፡ አስጠበቅሁ ። ሁሉም ፡ አንድ ፡ ወይም ፡ ሁለት ፡ ጊዜ ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ውጭ ፡

ችሁ ፡ አትውሱዳ ። የእስራኤል ፡ ንጉሥ ፡ ሰሎሞን ፡ በዚህ ፡ ነገር ፡ ኃጢአት ፡ አድርጎ ፡ የለምን ? በብዙ ፡ አሕዛብም ፡ መካከል ፡ እንደ ፡ እርሱ ፡ ያለ ፡ ንጉሥ ፡ አልነበረም ። በአምላኩም ፡ ዘንድ ፡ የተወደደ ፡ ነበረ ። እግዚአብሔርም ፡ በእስራኤል ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ አንግሦት ፡ ነበር ፡ እርሱንም ፡ እንኳ ፡ እንግዲሁ ፡ ሌቶች ፡ አሳቱት ። በውኑ ፡ ይህን ፡ ሁሉ ፡ ታላቅ ፡ ክፋት ፡ እንሠራ ። እንግዲሁንም ፡ ሌቶች ፡ በማግባት ፡ አምላካችን ፡ እንበድል ፡ ዘንድ ፡ እናንተን ፡ እንስማ ?

ከሞኘውም ፡ ከህን ፡ ከኤልያሌብ ፡ ልጅ ፡ ከዮአዳ ፡ ልጆች ፡ አንዱ ፡ ለሐርናዊው ፡ ለሰንበላጥ ፡ አማች ፡ ነበረ ፡ ከእኔም ፡ ዘንድ ፡ አባርራሁት ። አምላኬ ፡ ሆይ ፡ ከህንን ፡ የክህነትንና ፡ የሌዋውያንንም ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ በላፈረሱ ፡ አስባቸው ። ከእንግዳ ፡ ነገርም ፡ ሁሉ ፡ አንዳቸው ፡ ለካህናቱና ፡ ለሌዋውያትም ፡ እያንዳንዳቸው ፡ በየሰዓትናቸው ፡ በየጊዜውም ፡ ለእንጨት ፡ ቀርቦት ፡ ለበከራቱም ፡ ሥርዓት ፡ አደረገሁ ። አምላኬ ፡ ሆይ ፡ በመልካም ፡ አስበኝ ።

፬ ፡ ከሞኘውም ፡ ከህን ፡ ከኤልያሌብ ፡ ልጅ ፡ ከዮአዳ ፡ ልጆች ፡ አንዱ ፡ ለሐርናዊው ፡ ለሰንበላጥ ፡ አማች ፡ ነበረ ፡ ከእኔም ፡ ዘንድ ፡ አባርራሁት ። አምላኬ ፡ ሆይ ፡ ከህንን ፡ የክህነትንና ፡ የሌዋውያንንም ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ በላፈረሱ ፡ አስባቸው ። ከእንግዳ ፡ ነገርም ፡ ሁሉ ፡ አንዳቸው ፡ ለካህናቱና ፡ ለሌዋውያትም ፡ እያንዳንዳቸው ፡ በየሰዓትናቸው ፡ በየጊዜውም ፡ ለእንጨት ፡ ቀርቦት ፡ ለበከራቱም ፡ ሥርዓት ፡ አደረገሁ ። አምላኬ ፡ ሆይ ፡ በመልካም ፡ አስበኝ ።

፭ ፡ ከሞኘውም ፡ ከህን ፡ ከኤልያሌብ ፡ ልጅ ፡ ከዮአዳ ፡ ልጆች ፡ አንዱ ፡ ለሐርናዊው ፡ ለሰንበላጥ ፡ አማች ፡ ነበረ ፡ ከእኔም ፡ ዘንድ ፡ አባርራሁት ። አምላኬ ፡ ሆይ ፡ ከህንን ፡ የክህነትንና ፡ የሌዋውያንንም ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ በላፈረሱ ፡ አስባቸው ። ከእንግዳ ፡ ነገርም ፡ ሁሉ ፡ አንዳቸው ፡ ለካህናቱና ፡ ለሌዋውያትም ፡ እያንዳንዳቸው ፡ በየሰዓትናቸው ፡ በየጊዜውም ፡ ለእንጨት ፡ ቀርቦት ፡ ለበከራቱም ፡ ሥርዓት ፡ አደረገሁ ። አምላኬ ፡ ሆይ ፡ በመልካም ፡ አስበኝ ።

መ ጽ ሐ ፈ ፣ አ ስ ቴ ር

ምዕራፍ ፡ ስ =

፩፤ በአርጤክስም፡ ዘመን፡ እንዲሁ፡ ሆነ፡ ይህም፡ አርጤክስ፡ ከህንድ፡ ጀምሮ፡ እስከ፡ ኢትዮጵያ፡ ድረስ፡ በመቶ፡ ህያ፡ ሰባት፡ አገሮች፡ ላይ፡ ነገሠ ። በዚያም፡ ዘመን፡ ንጉሡ፡ አርጤክስ፡ በሱሳ፡ ግንብ፡ በነበረው፡ በመንግሥቱ፡ ዙፋን ላይ፡ ተቀምጦ፡ ሳለ ። በነገሡ፡ በሦስተኛው፡ ዓመት፡ ለባለምጥሎቹና፡ ለአገልጋዮቹ፡ ሁሉ፡ ግብግ፡ አደረገ ። የፋርስና፡ የሚዶን፡ ታላላቆች፡ ሁሉ፡ የየአገሩ፡ አዛውንትና፡ ሹማምት ። በፊቱ፡ ነበሩ ። የከበረውንም፡ የመንግሥቱን፡ ሀብት፡ የታላቁንም፡ የግርማዊነቱን፡ ክብር፡ መቶ፡ ሰማንያ፡ ቀን፡ ያህል፡ አሳያቸው ።

፪፤ ይህም፡ ቀን፡ በተፈጸመ፡ ጊዜ፡ በሱሳ፡ ግንብ፡ ውስጥ ፡ ለተገኙት ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ ከታላቁ ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ታናቹ ፡ ድረስ ፡ ንጉሡ ፡ በንጉሡ ፡ ቤት ፡ አታክልት ፡ ውስጥ ፡ በረዶ ፡ ባለው ፡ አደባባይ ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ ግብግ ፡ አደረገ ። ነጭ ፡ አረንጓዴ ፡ ሰማያዊም ፡ መጋረጃች ፡ ከጥሩ ፡ በፍታና ፡ ከሐምራዊ ፡ ግምጃ ፡ በተሠራገመድ ፡ በብር ፡ ቀላበትና ፡ በዕብን ፡ በረዶ ፡ አዕማድ ፡ ላይ ፡ ተዘርግተው ፡ ነበር ። አልጋዎቹም ፡ ከወርቅና ፡ ከብር ፡ ተወርቀው ፡ በቀይና ፡ በነጭ ፡ በብጫና ፡ በጥቁር ፡ ዕብን ፡ በረዶ ፡ ወለል ፡ ላይ ፡ ነበሩ ። መጠጡም ፡ በልዩ ፡ ልዩ ፡ በወርቅ ፡ ዕቃ ፡ ይታደል ። ነበር ። የንጉሡም ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ እንደ ፡ ንጉሡ ፡ ለጋስነት ፡ መጠን ፡ እጅግ ፡ ብዙ ፡ ነበረ ። ንጉሡም ፡ እንደ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ፈቃድ ፡ ያደርጉ ፡ ዘንድ ፡ ለቤቱ ፡ አዛዦች ፡ ሁሉ ፡ አገዝ ፡ ነበርና ፡ መጠጡ ፡ እንደ ፡ ወግ ፡ አልነበረም ። ንግሥቲቱም ፡ አስጢን ፡ በንጉሡ ፡ በአርጤክስ ፡ ቤት ፡ መንግሥት ፡ ለሌቶች ፡ ግብግ ፡ አደረገች ።

፫፤ በሰባተኛውም፡ ቀን፡ ንጉሡ፡ አርጤክስ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ ጠጥቶ ፡ ደሰ፡ ባለው ፡ ጊዜ ፡ ንግሥቲቱ ፡ አስጢን ፡ መልክ ፡ መልካም ፡ ነበረችና ፡ ውበትም ፡ ለአሕዛብና ፡ ለአለቆች ፡ እንዲታይ ፡ የመንግሥቱን ፡ ዘውድ ፡ ጭነው ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ፊት ፡ ያመጡአት ፡ ዘንድ ፡ በፊቱ ፡ የሚያገለግሉትን ፡ ሰባቱን ፡ ጃንደሮች ፡ ምሁማንን ፡ በዘንን ፡ ሐርዐናን ፡ ገበታን ፡ ዘቶልታን ፡ ኬታርን ፡ ከርከስን ፡ አዛዛቸው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ንግሥቲቱ ፡ አስጢን ፡ በጃንደሮቹ ፡ እጅ ፡ በላከው ፡ በንጉሡ ፡ ትእዛዝ ፡ ትመጣ ፡ ዘንድ ፡ እንደ ፡ አለች ፡ ንጉሡም ፡ እጅግ ፡ ተቂጣ ፡ በቀጣጣውም ፡ ተናደደ ።

፬፤ አገንና ፡ ፍርድን ፡ በሚያውቁ ፡ ሁሉ ፡ ፊት ፡ የንጉሡ ፡ ወግ ፡ እንዲህ ፡ ነበረና ፡ ንጉሡ ፡ የዘመኑን ፡ ነገር ፡ የሚያውቁትን ፡ ጥበበኞችን ፡

በመንግሥቱም ፡ ቀዳሚዎች ፡ ሆነው ፡ የሚቀመጡ ፡ የንጉሡ ፡ ባለምጥሎች ፡ ሰባቱ ፡ የፋርስና ፡ የሚዶን ፡ መሰናኛት ፡ አርቂቡስ ፡ ሼታር ፡ አድማታ ፡ ተርሺሽ ፡ ሜሪስ ፡ ማሌሴግር ፡ ምሙካን ፡ በአጠገቡ ፡ ሳሉ ። በጃንደሮች ፡ እጅ ፡ የተላኩበትን ፡ የንጉሡን ፡ የአርጤክስን ፡ ትእዛዝ ፡ ስላደረገች ፡ በንግሥቲቱ ፡ በአስጢን ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ ሕጉ ፡ የምናደርገው ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ አላቸው ።

ምሙካንም ፡ በንጉሡና ፡ በአዛውንቱ ፡ ፊት ፡ እንዲህ ፡ አለ ። ንግሥቲቱ ፡ አስጢን ፡ አዛውንቱን ፡ ሁሉና ፡ በንጉሡ ፡ በአርጤክስ ፡ አገር ፡ ያሉትን ፡ አሕዛብ ፡ ሁሉ ፡ በድላለች ፡ እንጂ ፡ ንጉሡን ፡ ብቻ ፡ የበደለች ፡ አይደለችም ። ይህ ፡ የንግሥቲቱ ፡ ነገር ፡ ወደ ፡ ሌቶች ፡ ሁሉ ፡ ይደርሳልና ። ንጉሡ ፡ አርጤክስ ፡ ንግሥቲቱ ፡ አስጢን ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ ትገባ ፡ ዘንድ ፡ አዘዘ ፡ እርሱም ፡ ግን ፡ አልገባችም ፡ ተብሎ ፡ በተነሳረ ፡ ጊዜ ፡ ባሉቻቸው ፡ በዓይናቸው ፡ ዘንድ ፡ የተናቁ ፡ ይሆናሉ ። ዛሬም ፡ የንግሥቲቱን ፡ ነገር ፡ የሰሙት ፡ የፋርስና ፡ የሚዶን ፡ ወይዘርጤ ፡ እንዲህና ፡ እንዲህ ፡ ብለው ፡ ለንጉሡ ፡ አዛውንት ፡ ሁሉ ፡ ይናገራሉ ። ንቅተም ፡ ይባዛል ። ንጉሡም ፡ ቢፈቅድ ፡ አስጢን ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ወደ ፡ አርጤክስ ፡ ፊት ፡ ከእንግዲህ ፡ ወዲህ ፡ እንዳትገባ ፡ የንጉሡ ፡ ትእዛዝ ፡ ከእርሱ ፡ ይውጣ ፡ እንዳይፈርስም ፡ በፋርስና ፡ በሚዶን ፡ ሕግ ፡ ይጻፍ ። ንጉሡም ፡ ንግሥትነቱን ፡ ከእርሱም ፡ ለተሻለችው ፡ ለሌላድን ፡ ይስጥ ። የንጉሡም ፡ ትእዛዝ ፡ በሰፊው ፡ መንግሥቱ ፡ ሁሉ ፡ በተነሳረ ፡ ጊዜ ፡ ሌቶች ፡ ሁሉ ፡ ባሉቻቸውን ፡ ታላቁንም ፡ ታናቹንም ፡ ያከብራሉ ። ይህም ፡ ምክር ፡ ንጉሡንና ፡ አዛውንቱን ፡ ደስ ፡ አሰኛቸው ፡ ንጉሡም ፡ እንደ ፡ ምሙካን ፡ ቃል ፡ አደረገ ። ሰው ፡ ሁሉ ፡ በቤቱ ፡ አለታ ፡ ይሁን ። በሕዝቡም ፡ ቋንቋ ፡ ይናገር ፡ ብሎ ፡ ለአገሩ ፡ ሁሉ ፡ እንደ ፡ ጽሕፈቱ ፡ ለሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ እንደ ፡ ቋንቋው ፡ ደብዳቤዎችን ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ አገሮች ፡ ሁሉ ፡ ሰደደ ።

ምዕራፍ ፡ ጸ =

ከዚህም ፡ ነገር ፡ በኋላ ፡ የንጉሡ ፡ የአርጤክስ ፡ ስስ ፡ ቀጣ፡ በበረዶ ፡ ጊዜ ፡ አስጢንና ፡ ያደረገችውን ፡ የፈረደበትንም ፡ ነገር ፡ አሰቦ ። ንጉሡንም ፡ የሚያገለግሉ ፡ ብሎቱናች ፡ እንዲህ ፡ አሉት ። መልክ ፡ መልካም ፡ የሆኑ ፡ ደናግል ፡ ለንጉሡ ፡ ይፈለጉለት ። ሌቶችን ፡ ከሚጠብቁ ፡ ከንጉሡ ፡ ጃንደሮች ፡ ከሄኒ ፡ እጅ ፡ በታች ፡ እንዲያደርጓቸው ፡ መልክ ፡ መልካሞቹን ፡ ደናግል ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ሱሳ ፡ ግንብ ፡ ወደ ፡ ሌቶች ፡

፩፤ በቀር ፡ ምንም ፡ አልፈለገችም ፡ ነበር ፡ አስቴርም ፡ በሚያደክት ፡ ሁሉ ፡ ዓይን ፡ ሞገስ ፡ አግኝታ ፡ ነበርና ።

፪፤ አርጤክስም ፡ በነገሡ ፡ በሰባተኛው ፡ ዓመት ፡ አዳር ፡ በሚባለው ፡ በአሥራ ፡ ሁለተኛው ፡ ወር ፡ አስቴር ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ቤት ፡ ተወሰደች ። ንጉሡም ፡ ከሌቶች ፡ ሁሉ ፡ ይልቅ ፡ አስቴርን ፡ ወደደ ፡ በዓይነቱ ፡ ሁሉ ፡ ይልቅ ፡ አስቴርን ፡ ወደደ ።

፫፤ ለንደ ፡ አይያዕር ፡ ልጅ ፡ መርዶክዮስ ፡ የሚባል ፡ ብንደም ፡ ንጉሥ ፡ ነገሠ ። ሁሉ ፡ የሌቶች ፡ ሁሉ ፡ ይልቅ ፡ አስቴርን ፡ ወደደ ።

፬፤ የንጉሡም ፡ ፋንታ ፡ አንግላት ፡ ነገር ፡ ከተማረ ኩት ፡ ምርኮች ፡ ጋር ፡ ከተማረ ፡ ረከ ፡ ነበረ ። አባትና ፡ አጎትና ፡ አጎትና ፡ ለባለምጥሎቹና ፡ ለአገልጋዮቹ ፡ ሁሉ ፡ ሰባት ፡ ቀን ፡ ያህል ፡ ትልቅ ፡ ግብግ ፡ አደረገ ።

፭፤ ምርዶክዮስ ፡ በንጉሡ ፡ ጋር ፡ ይቀመጥ ፡ ነበር ። አስቴርም ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ እንዳይገኝበት ፡ ጊዜ ፡ የመርዶክዮስን ፡ ትእዛዝ ፡ እንዳይገረግጥም ፡ በዚያም ፡ ወራት ፡ መርዶክዮስ ፡ በንጉሡ ፡ በር ፡ ተቀምጦ ፡ ሳለ ፡ ደጁን ፡ ከሚጠብቁት ፡ ከንጉሡ ፡ ጃንደሮች ፡ ሁለቱ ፡ ገበታና ፡ ታራ ፡ ተቋጡ ፡ እጃቸውንም ፡ በንጉሡ ፡ በአርጤክስ ፡ ስላይ ፡ ያነሡ ፡ ዘንድ ፡ ፈለጉ ። ነገሩም ፡ ለመርዶክዮስ ፡ ተገለጠ ። እርሱም ፡ ለንግሥቲቱ ፡ ለአስቴር ፡ ነገራት ፡ አስቴርም ፡ በመርዶክዮስ ፡ ስም ፡ ለንጉሡ ፡ ነገረች ። ነገሩም ፡ ተመረጠ ፡ እንዲህም ፡ ሆኖ ፡ ተገኘ ። ሁለቱም ፡ በዛፍ ፡ ላይ ፡ ተሰቀሉ ። ያም ፡ በንጉሡ ፡ ፊት ፡ በታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ ተጻፈ ።

፮፤ ንጉሡንም ፡ ደስ ፡ የምታሰኝ ፡ ቆንጆ ፡ በአስጢን ፡ ስፍራ ፡ ትንገሥ ። ይሁም ፡ ነገር ፡ ንጉሡን ፡ ደስ ፡ አስኛው ፡ እንዲሁም ፡ አደረገ ።

፯፤ አንድ ፡ አይሁዳዊ ፡ የቂስ ፡ ልጅ ፡ የሰሜኔ ፡ ልጅ ፡ የአያዕር ፡ ልጅ ፡ መርዶክዮስ ፡ የሚባል ፡ ብንደም ፡ በሱሳ ፡ ግንብ ፡ ነበረ ። እርሱም ፡ የበቢሎን ፡ ንጉሥ ፡ ናቡከደነፍር ፡ ከማረከቸው ፡ ከይሁዳ ፡ ንጉሥ ፡ ከአካንያን ፡ ጋር ፡ ከተማረ ኩት ፡ ምርኮች ፡ ጋር ፡ ከአይፍሳሌም ፡ የተማረ ፡ ረከ ፡ ነበረ ። አባትና ፡ አጎትና ፡ አልነበራት ምና ፡ የሌቶች ፡ ልጅ ፡ ሀደሰ ፡ የተባለችውን ፡ አስቴርን ፡ አሳድጎ ፡ ነበር ። ቆንጆይቱም ፡ የተዋበችና ፡ መልክ ፡ መልካም ፡ ነበረች ፡ አባት ምና ፡ እናትም ፡ ከሞቱ ፡ በኋላ ፡ መርዶክዮስ ፡ እንደ ፡ ልጁ ፡ አድርጎ ፡ ወስዶአት ፡ ነበር ።

፰፤ የንጉሡም ፡ ትእዛዝና ፡ አዋጅ ፡ በተሰማ ፡ ጊዜ ፡ ብዙም ፡ ቋንቋዎች ፡ ወደ ፡ ሱሳ ፡ ግንብ ፡ ወደ ፡ ሄኒ ፡ እጅ ፡ በተሰበሰቡ ፡ ጊዜ ፡ አስቴር ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ቤት ፡ ወደ ፡ ሌቶች ፡ ጠባቂው ፡ ወደ ፡ ሄኒ ፡ ተወሰደች ። ቆንጆይቱም ፡ ደስ ፡ አስኛችው ፡ በእርሱም ፡ ዘንድ ፡ ሞገስ ፡ አግኝች ። ቀባትዋንም ፡ ደርሻቀንም ፡ ከንጉሡም ፡ ቤት ፡ ለታገኝ ፡ የሚገባትን ፡ ሰባት ፡ ደንገጥሮች ፡ ፈጥኖ ፡ ሰጣት ፡ እርሱምና ፡ ደንገጥሮችንም ፡ በሌቶች ፡ ቤት ፡ በተመረጠ ፡ ነበረ ። አኖረ ። ይህንም ፡ እንዳትናገር ፡ መርዶክዮስ ፡ አገዝአት ፡ ነበርና ፡ አስቴር ፡ ሕዝብዋንና ፡ ወገንዋን ፡ አልተናገረችም ። መርዶክዮስም ፡ የአስቴርን ፡ ደናንነትና ፡ የሚሆንንን ፡ ያውቅ ፡ ዘንድ ፡ ዕለት ፡ ዕለት ፡ በሌቶች ፡ ቤት ፡ ወለል ፡ ትይዩ ፡ ይመላለስ ፡ ነበር ።

፱፤ የመንጃታቸውም ፡ ወራት ፡ ስድስት ፡ ወር ፡ ያህል ፡ በከርቤ ፡ ዘይት ፡ ስድስት ፡ ወርም ፡ በጣፋጭ ፡ ሸቱና ፡ በልዩ ፡ ልዩም ፡ በሚያነጻ ፡ ነገር ፡ ይፈጸም ፡ ነበርና ፡ እንደ ፡ ሌቶች ፡ ወግ ፡ አሥራ ፡ ሁለት ፡ ወር ፡ እንዲሁ ፡ ከተደረገላት ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ወደ ፡ አርጤክስ ፡ ለመግባት ፡ የአንዳንዳቱ ፡ ቆንጆ ፡ ተራ ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ በዚህ ፡ ወግ ፡ ቆንጆይቱ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ትገባ ፡ ነበር ። ከሌቶች ፡ ቤት ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ቤት ፡ ለመውሰድ ፡ የምትሻውን ፡ ሁሉ ፡ ይሰጡአት ፡ ነበር ። ማታም ፡ ትገባ ፡ ነበር ። ለኃጋም ፡ ተመልሳ ፡ ወደ ፡ ሁለተኛው ፡ ሌቶች ፡ ቤት ፡ ቁባቶችን ፡ ወደሚጠብቁ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ጃንደሮች ፡ ወደ ፡ ጋይ ፡ ትመጣ ፡ ነበር ። ንጉሡም ፡ ያልፈለጋት ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ በሰምዋም ፡ ያልተጠራች ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከዚያ ፡ ወዲያ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ አትገባም ፡ ነበር ። ወደ ፡ ንጉሡም ፡ ትገባ ፡ ዘንድ ፡ የመርዶክዮስ ፡ አጎት ፡ የአቢካኒል ፡ ልጅ ፡ የአስቴር ፡ ተራ ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ የሌቶች ፡ ጠባቂው ፡ የንጉሡ ፡ ጃንደሮች ፡ ሄኒ ፡ ከሚላው ፡

፲፩፤ አዳር ፡ በሚባለው ፡ በአሥራ ፡ ሁለተኛው ፡ ወር ፡ አስቴር ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ቤት ፡ ተወሰደች ። ንጉሡም ፡ ከሌቶች ፡ ሁሉ ፡ ይልቅ ፡ አስቴርን ፡ ወደደ ። በዓይነቱ ፡ ሁሉ ፡ ይልቅ ፡ አስቴርን ፡ ወደደ ።

፲፪፤ የንጉሡም ፡ ፋንታ ፡ አንግላት ፡ ነገር ፡ ከተማረ ኩት ፡ ምርኮች ፡ ጋር ፡ ከአይፍሳሌም ፡ የተማረ ፡ ረከ ፡ ነበረ ። አባትና ፡ አጎትና ፡ አልነበራት ምና ፡ የሌቶች ፡ ልጅ ፡ ሀደሰ ፡ የተባለችውን ፡ አስቴርን ፡ አሳድጎ ፡ ነበር ። ቆንጆይቱም ፡ የተዋበችና ፡ መልክ ፡ መልካም ፡ ነበረች ፡ አባት ምና ፡ እናትም ፡ ከሞቱ ፡ በኋላ ፡ መርዶክዮስ ፡ እንደ ፡ ልጁ ፡ አድርጎ ፡ ወስዶአት ፡ ነበር ።

፲፫፤ የንጉሡም ፡ ትእዛዝና ፡ አዋጅ ፡ በተሰማ ፡ ጊዜ ፡ ብዙም ፡ ቋንቋዎች ፡ ወደ ፡ ሱሳ ፡ ግንብ ፡ ወደ ፡ ሄኒ ፡ እጅ ፡ በተሰበሰቡ ፡ ጊዜ ፡ አስቴር ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ቤት ፡ ወደ ፡ ሌቶች ፡ ጠባቂው ፡ ወደ ፡ ሄኒ ፡ ተወሰደች ። ቆንጆይቱም ፡ ደስ ፡ አስኛችው ፡ በእርሱም ፡ ዘንድ ፡ ሞገስ ፡ አግኝች ። ቀባትዋንም ፡ ደርሻቀንም ፡ ከንጉሡም ፡ ቤት ፡ ለታገኝ ፡ የሚገባትን ፡ ሰባት ፡ ደንገጥሮች ፡ ፈጥኖ ፡ ሰጣት ፡ እርሱምና ፡ ደንገጥሮችንም ፡ በሌቶች ፡ ቤት ፡ በተመረጠ ፡ ነበረ ። አኖረ ። ይህንም ፡ እንዳትናገር ፡ መርዶክዮስ ፡ አገዝአት ፡ ነበርና ፡ አስቴር ፡ ሕዝብዋንና ፡ ወገንዋን ፡ አልተናገረችም ። መርዶክዮስም ፡ የአስቴርን ፡ ደናንነትና ፡ የሚሆንንን ፡ ያውቅ ፡ ዘንድ ፡ ዕለት ፡ ዕለት ፡ በሌቶች ፡ ቤት ፡ ወለል ፡ ትይዩ ፡ ይመላለስ ፡ ነበር ።

ምዕራፍ ፡ ጾ =

ከዚህም ፡ ነገር ፡ በኋላ ፡ ንጉሡ ፡ አርጤክስ ፡ የሌጋጋዊውን ፡ የሐመዳቱን ፡ ልጅ ፡ ሐማን ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ አደረገው ፡ አከበረውም ፡ ወንበሩንም ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ከነበሩት ፡ አዛውንት ፡ ሁሉ ፡ በላይ ፡ አደረገላት ። ንጉሡም ፡ ስለ እርሱ ፡ እንዲሁ ፡ አገዝ ፡ ነበርና ፡ በንጉሡ ፡ በር ፡ ያሉት ፡ የንጉሡ ፡ ባሪያዎች ፡ ሁሉ ፡ ተደፍተው ፡ ለሐማን ፡ ይሰጡ ። ነበር ። መርዶክዮስ ፡ ግን ፡ አልተደፋም ። አልሰገደለትም ። በንጉሡም ፡ በር ፡ ያሉት ፡ የንጉሡ ፡ ባሪያዎች ፡ መርዶክዮስን ፡ የንጉሡን ፡ ትእዛዝ ፡ ለምን ፡ ትተላለፋለህ? አሉት ። ይዘንም ፡ ዕለት ፡ ዕለት ፡ እየተናገሩ ፡ እርሱ ፡ በሰማቸው ፡ ጊዜ ፡ አይሁዳዊ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ነገረውንም ፡ ነበርና ፡ የመርዶክዮስ ፡ ነገር ፡ እንደት ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ያዩ ፡ ዘንድ ፡ ለሐማን ፡ ነገሩን ፡ ሐማንም ፡ መርዶክዮስ ፡ እንዳልተደፋለት ፡ እንዳልሰገደለትም ፡ በየ ጊዜ ፡ እጅግ ፡ ተቋጣ ። የመርዶክዮስን ፡ ወንጌ ፡ ነገረውት ፡ ነበርና ፡ በመርዶክዮስ ፡ ብቻ ፡ እጁን ፡ ይጭን ፡ ዘንድ ፡ በዓይነት ፡ ተናቀ ፡ ሐማንም ፡ በአር

ጤክስስ፣ መንግሥት፣ ሁሉ፣ የነበሩትን፣ የመርዶክቦስን፣ ሕዝብ፣ አይሁድን፣ ሁሉ፣ ሊያጠፋ ፈለገ።

፩፤ በንጉሡም፣ በአርጤክስስ፣ በአሥራ፣ ሁለተኛው፣ ዓመት፣ ከመጀመሪያው፣ ወር፣ ከኒሳን፣ ጀምሮ፣ በየዕለቱና፣ በየወሩ፣ እስከ፣ አሥራ፣ ሁለተኛው፣ ወር፣ እስከ፣ አዳር፣ ድረስ፣ በሐማ፣ ፊት፣ ቀር፣ የተባለውን፣ ዕጣ፣ ይጥሉ፣ ነበር።

፪፤ ሐማም፣ ንጉሡን፣ አርጤክስስን፣ ለንድ፣ ሕዝብ፣ በአሕዛብ፣ መካከል፣ በመንግሥትህ፣ አገርች፣ ሁሉ፣ ተበትንዋል። ሕጋዎችም፣ ከሕዝቡ፣ ሁሉ፣ ሕግ፣ የተለየ፣ ነው። የንጉሡንም፣ ሕግ፣ አይጠብቁም፣ ንጉሡም፣ ይተዋቸው።

፫፤ ዘንድ፣ አይገባውም፣ ንጉሡም፣ ቢፈቅድ፣ እንዲጠፋ፣ ይጻፍ፣ እኔም፣ ወደ፣ ንጉሡ፣ ግምጃ፣ ቤት፣ ያገቡት፣ ዘንድ፣ አሥር፣ ሺህ፣ መክለት፣ ብር፣ የንጉሡን፣ ሥራ፣ በሚሠሩት፣ እኔ፣ እመክራለሁ፣ አለው። ንጉሡም፣ ቀለበት፣ ከእኔ፣ አወለቀ፣ ለአይሁድም፣ ጠላት፣ ለአጋጋዊው፣ ለሐመዳቱ፣ ለጅ፣ ለሐማ፣ ሰጠው።

፬፤ ንጉሡም፣ ሐማን፣ ለንድ፣ የሚያስኝህን፣ ነገር፣ ታደርግባቸው፣ ዘንድ፣ ብሩም፣ ሕዝቡም፣ ለአንተ፣ ተሰጥቶሃል፣ አለው።

፭፤ በመጀመሪያውም፣ ወር፣ ከወሩም፣ በአሥራ፣ ሦስተኛው፣ ቀን፣ የንጉሡ፣ ጸሐፊዎች፣ ተጠሩ፣ ከዘንድ፣ ጀምሮ፣ እስከ፣ አትጥጥ፣ ድረስ፣ ወዳሉ፣ መቶ፣ ሀያ፣ ሰባት፣ አገሮች፣ በየአገሩ፣ ወዳሉ፣ ሹማትና፣ አለቆች፣ ወደ፣ እሕዛብም፣ ሁሉ፣ ገዢዎች፣ እንደ፣ ቋንቋቸው፣ በንጉሡ፣ በአርጤክስስ፣ ቃል፣ ሐማ፣ እንዳዘዘ፣ ተጻፈ።

፮፤ በንጉሡም፣ ቀለበት፣ ታተመ። በአሥራ፣ ሁለተኛው፣ ወር፣ በአዳር፣ በአሥራ፣ ሦስተኛው፣ ቀን፣ አይሁድን፣ ሁሉ፣ በእርሻችን፣ ሹማግሌዎችን፣ ሕፃናቶችንና፣ ሴቶችን፣ በአንድ፣ ቀን፣ ያጠፋና፣ ይገድሉ። ዘንድ፣ ይደመስሱም፣ ዘንድ፣ ምርኮአቸውንም፣ ይዘርፋ፣ ዘንድ፣ ደብዳቤዎች፣ በመልእክተኞች፣ እጅ፣ ወደ፣ ንጉሡ፣ አገርች፣ ሁሉ፣ ተላኩ።

፯፤ በዚያም፣ ቀን፣ ያዘጋጁ፣ ዘንድ፣ የደብዳቤው፣ ቅጅ፣ በየአገሩ፣ ላሉ፣ እሕዛብ፣ ሁሉ፣ ታወጀ።

፰፤ መልእክተኞቹም፣ በንጉሡ፣ ትእዛዝ፣ እየቸኩሉ፣ ሄዱ፣ አዋጁም፣ በሱሳ፣ ግንብ፣ ተነገረ። ንጉሡና፣ ሐማ፣ ሊጠጡ፣ ተቀመጡ፣ ከተማይቱ፣ ሱሳ፣ ግን፣ ተደናገጠች።

ምዕራፍ : ፬ :

፩፤ መርዶክቦስም፣ የተደረገውን፣ ሁሉ፣ በወቀ፣ ጊዜ፣ ልብሱን፣ ቀደደ፣ ማቅም፣ ለበሰ፣ አመድም፣ ነሰሰ፣ ወደ፣ ከተማይቱም፣ መካከል፣ ወጣ፣ ታላቅም፣ የመረረ፣ ጩኸት፣ ጩኸ።

፪፤ ማቅም፣ ለብሰ፣ በንጉሡ፣ በር፣ መግባት፣ አይገባም፣ ነበርና፣ እስከ፣ ንጉሡ፣ በር፣ አቅራቢያ፣ መጣ፣ የንጉሡም፣ ትእዛዝና፣ አዋጅ፣ በደረሰበት፣ አገር፣ ሁሉ፣ በአይሁድ፣ ላይ፣

ታላቅ፣ ግዝንና፣ ጸም፣ ልቅሰና፣ ዋይታም፣ ሆነ፣ ብዙዎችም፣ ማቅና፣ አመድ፣ እነጠፋ።

፫፤ የአስቲርም፣ ደንገጥርችዎና፣ ጃንደረቦችዎ፣ መጥተው፣ ነገሩአት፣ ንግሥቲቱም፣ እጅግ፣ አዘነች፣ ግቁንም፣ ለውጡ፣ ልብስ፣ ይለብስ፣ ዘንድ፣ ለመርዶክቦስ፣ ሰደደችለት፣ እርሱ፣ ግን፣ አልተቀበለም። አስቲርም፣ ያገለግላት፣ ዘንድ፣ ንጉሡ፣ ያቆመውን፣ አክራጅቶስን፣ ጠራች፣ እርሱም፣ ከጃንደረቦች፣ አንዱ፣ ነበረ።

፬፤ እርስዎም፣ ይህ፣ ነገር፣ ምንና፣ ምን፣ እንደ፣ ሆነ፣ ያስታውቃት፣ ዘንድ፣ ወደ፣ መርዶክቦስ፣ እንዲሄድ፣ አዘዘችው። አክራጅቶስም፣ በንጉሥ፣ በር፣ ፊት፣ ወደ፣ ነበረችው፣ ወደ፣ ከተማይቱ፣ አደባባይ፣ ወደ፣ መርዶክቦስ፣ ወጣ።

፭፤ መርዶክቦስም፣ የተደረገውን፣ ሁሉ፣ አይሁድንም፣ ለማጥፋት፣ ሐማ፣ በንጉሡ፣ ግምጃ፣ ቤት፣ ይመዝን፣ ዘንድ፣ የተናገረውን፣ የብሩን፣ ቀጥሮ፣ ነገረው። ለአስቲርም፣ እንዲያሳያት፣ ለመጥፋታቸው፣ በሱሳ፣ የተነገረውን፣ የአዋጁን፣ ጽሕፈት፣ ቅጅ፣ ሰጠው፣ ወደ፣ ንጉሡም፣ ገብታ፣ ስለ፣ ሕዝብዋ፣ ተለምነውና፣ ትማልደው።

፮፤ አክራጅቶስም፣ መጥቶ፣ የመርዶክቦስን፣ ቃል፣ ለአስቲር፣ ነገራት፣ አስቲርም፣ አክራጅቶስን፣ ተናገረችው። ለመርዶክቦስም፣ እንዲህ፣ የሚል፣ መልእክት፣ ሰጠችው። የንጉሡ፣ በረደዎችና፣ በአገሮችም፣ የሚኖሩ፣ ሕዝብ፣ ሁሉ፣ ወንድ፣ ወይም፣ ሴት፣ ቢሆን፣ ሳይጠራ፣ ወደ፣ ንጉሡ፣ ወደ፣ ውስጠኛው፣ ወለል፣ የሚገባ፣ ሁሉ፣ በሕይወት፣ ይኖር፣ ዘንድ፣ ንጉሡ፣ የወርቁን፣ ዘንግ፣ ከልዘረጋላት፣ በቀር፣ እርሱ፣ ይሞት፣ ዘንድ፣ ሕግ፣ እንዳለ፣ ያውቃሉ፣ እኔ፣ ግን፣ ወደ፣ ንጉሡ፣ ለመግባት፣ ይህን፣ ሠላሳውን፣ ቀን፣ አልተጠራሁም።

፯፤ አክራጅቶስም፣ የአስቲር፣ ቃል፣ ለመርዶክቦስ፣ ነገረው።

፰፤ መርዶክቦስም፣ አክራጅቶስን፣ ሄድና፣ ለአስቲር፣ እንዲህ፣ በላት፣ አለው። ለንቺ፣ በንጉሥ፣ ቤት፣ ስለ፣ ሆነህ፣ ከአይሁድ፣ ሁሉ፣ ይልቅ፣ አይኖላሁ፣ ብለክ፣ በልብህ፣ አታስቢ።

፱፤ በዚህ፣ ጊዜ፣ ቸል፣ ብትዩ፣ ዕረፍትና፣ መዳን፣ ለአይሁድ፣ ከሌላ፣ ስፍራ፣ ይሆንልቸዋል። አንቺና፣ የአባትሽ፣ ቤት፣ ግን፣ ትጠፋላችሁ፣ ደግሞስ፣ ወደ፣ መንግሥት፣ የመጣኸው፣ እንደዚህ፣ ላለው፣ ጊዜ፣ እንደ፣ ሆነ፣ ማን፣ ያውቃል?

፲፩፤ አስቲርም፣ እንዲህ፣ ብሎ፣ ለመርዶክቦስ፣ እንዲያልህ፣ አዘዘችው። ሄድህ፣ በሱሳ፣ ያሉትን፣ አይሁድ፣ ሁሉ፣ ሰብስብ፣ ለእኔም፣ ጸሙ፣ ሦስት፣ ቀን፣ ሌሊቱንና፣ ቀን፣ አትብሉም።

፲፪፤ አትጠጡም፣ እኔና፣ ደንገጥርቼ፣ ደግሞ፣ እንዲህ፣ እንጸግላለን፣ ምንም፣ አንኳ፣ ያለ፣ ሕግ፣ ቢሆን፣ ወደ፣ ንጉሡ፣ እገባለሁ፣ ብጠፋም፣ አጠፋለሁ። መርዶክቦስም፣ ሄዶ፣ አስቲር፣ እንዳዘዘችው፣ ሁሉ፣ አደረገ።

ምዕራፍ : ፭ :

፩፤ በሦስተኛውም፣ ቀን፣ አስቲር፣ ልብሰ፣ መንግሥትዋን፣ ለብሳ፣ በንጉሡ፣ ቤት፣ ትይዩ፣ በንጉሡ፣ ቤት፣ በውስጠኛው፣ ወለል፣ ቆመች፣ ንጉሡም፣ በቤቱ፣ መግቢያ፣ ትይዩ፣ በቤተ፣ መንግሥቱ፣ ውስጥ፣ በንጉሡ፣ ዙፋን፣ ላይ፣ ተቀምጦ፣ ነበር።

፪፤ ንጉሡም፣ ንግሥቱ፣ አስቲር፣ በወለሉ፣ ላይ፣ ቆማ፣ በየ፣ ጊዜ፣ በዓይኑ፣ ጥብስ፣ አገኘች፣ ንጉሡም፣ በእጁ፣ የነበረውን፣ የወርቁን፣ ዘንግ፣ ለአስቲር፣ ዘረጋላት፣ አስቲርም፣ ቀርቦ፣ የዘንጉን፣ ጫፍ፣ ነካች።

፫፤ ንጉሡም፣ ንግሥት፣ አስቲር፣ ሆይ፣ የምትለምኚች፣ ምንድር፣ ነው? የምትሸውስ፣ ምንድር፣ ነው? እስከ፣ መንግሥቱ፣ እኩሌታ፣ እንኳ፣ ቢሆን፣ ይሰጥሻል፣ አላት፣ አስቲርም።

፬፤ ለንጉሡ፣ መልካም፣ ሆኖ፣ ቢታይ፣ ንጉሡ፣ ወዳዘጋጀሁለት፣ ግብዣ፣ ከሐማ፣ ጋር፣ ዛሬ፣ ይምጣ፣ አለች፣ ንጉሡም፣ አስቲር፣ እንዳለች፣ ይደረግ፣ ዘንድ፣ ሐማን፣ አስቸኩሉት፣ አለ።

፭፤ ንጉሡም፣ ሐማ፣ አስቲር፣ ወዳዘጋጀችው፣ ግብዣ፣ መጡ፣ ንጉሡም፣ በወይኑ፣ ጠጅ፣ ግብዣ፣ ሳለ፣ አስቲርን፣ የምትሸው፣ ምንድር፣ ነው? እስከ፣ መንግሥቱ፣ እኩሌታ፣ እንኳ፣ ቢሆን፣ ይደረግላላችሁ፣ አላት፣ አስቲርም፣ መልሳ።

፮፤ ለመናዩንም፣ የምሻው፣ ነገር፣ ይህ፣ ነው፣ በንጉሡ፣ ዘንድ፣ ሞገስ፣ አግኝቼ፣ እንደ፣ ሆነ፣ ለመናዩንም፣ ይፈጽም፣ ዘንድና፣ የምሻውን፣ ያደርግ፣ ዘንድ፣ ንጉሡን፣ ደስ፣ ቢያሰኘው፣ ንጉሡና፣ ሐማ፣ ወደወዳዘጋጀላችው፣ ግብዣ፣ ይምጡ፣ እንደ፣ ንጉሡም፣ ነገር፣ ነገ፣ አደርጋለሁ፣ አለች።

፯፤ በዚያም፣ ቀን፣ ሐማ፣ ደስ፣ ብሎት፣ በልሱም፣ ተደሰቱ፣ ወጣ፣ ነገር፣ ግን፣ መርዶክቦስ፣ በንጉሡ፣ በር፣ ያለ፣ መነሣትና፣ ያለ፣ መናወጥ፣ ተቀምጦ፣ በየ፣ ጊዜ፣ ሐማ፣ በመርዶክቦስ፣ ላይ፣ እጅግ፣ ተቂጣ፣ ሐማ፣ ግን፣ ታግሦ፣ ወደ፣ ቤቱ፣ ሄደ፣ ለከም፣ ወዳጆቹንና፣ ሚስቱን፣ ዘሳራን፣ አስጠራ።

፰፤ ሐማም፣ የሀብቱን፣ ክብርና፣ የልጆቹን፣ ሐዘት፣ ንጉሡም፣ ያከበረበትን፣ ክብር፣ ሁሉ፣ በንጉሡም፣ አዛውንትና፣ ሰሪያዎች፣ ላይ፣ ከኖ፣ ከኖ፣ እንዳደረገው፣ አጫወታቸው። ሐማም፣ ንግሥቲቱ፣ አስቲር፣ ወዳዘጋጀችው፣ ግብዣ፣ ከእኔ፣ በቀር፣ ከንጉሡ፣ ጋር፣ ማንም፣ አልጠራችም፣ ደግሞ፣ ነገ፣ ከንጉሡ፣ ጋር፣ ወደ፣ እርስዋ፣ ተጠርቻለሁ።

፱፤ ነገር፣ ግን፣ አይሁዳዊው፣ መርዶክቦስ፣ በንጉሡ፣ በር፣ ተቀምጦ፣ ከየሁ፣ ይህ፣ ሁሉ፣ ለእኔ፣ ምንም፣ እይጠቅምም፣ አለ። ሚስቱም፣ ዘሳራና፣ ወዳጆቹ፣ ሁሉ፣ ቁመቱ፣ አምሳ፣ ከንድ፣ የሆነ፣ ግንድ፣ ይደረግ፣ ነገም፣ መርዶክቦስ፣ ብለቀለበት፣ ዘንድ፣ ለንጉሡ፣ ተናገር፣ ደስም፣ ሰላሁ፣ ከንጉሡ፣ ጋር፣ ወደ፣

ግብዣው፣ ግብ፣ አሉት፣ ነገራቸውም፣ ሐማን፣ ደስ፣ አሰኘው፣ ግንዱንም፣ አስደረገ።

ምዕራፍ : ፮ :

፩፤ በዚያም፣ ሌሊት፣ እንቅልፍ፣ ከንጉሡ፣ ሸጠ፣ የዘመኑንም፣ ታሪክ፣ መጽሐፍ፣ ያመጡ፣ ዘንድ፣ አዘዘ። ንጉሡም፣ ፊት፣ ተነበበ። ይገደንም፣ ከሚጠብቁት፣ ከንጉሡ፣ ጃንደረቦች፣ ሁለቱ፣ ገበታና፣ ታራ፣ እጃቸውን፣ በንጉሡ፣ በአርጤክስስ፣ ላይ፣ ያህሉ፣ ዘንድ፣ እንደ፣ ፈለጉ፣ መርዶክቦስ፣ እንደ፣ ነገረው፣ ተጽፎ፣ ተገኘ።

፪፤ ንጉሡም፣ ንጉሡም፣ ነገር፣ ለመርዶክቦስ፣ ምን፣ ክብርና፣ በንጉሡ፣ ተደረገለት፣ አለ። ንጉሡም፣ የሚያገለግሉ፣ ብላቴኖች፣ ምንም፣ አልተደረገለትም፣ አሉት፣ ንጉሡም፣ በአዳራሹ፣ ማን፣ አለ። አለ። ሐማም፣ በዘጋጀው፣ ግንታይ፣ ላይ፣ መርዶክቦስን፣ ለማስቀል፣ ለንጉሡ፣ ይናገር፣ ዘንድ፣ ወደ፣ ንጉሡ፣ ቤት፣ ወደ፣ ውጭው፣ አዳራሽ፣ ገብቶ፣ ነበር። የንጉሡም፣ ብላቴኖች፣ እነሆ፣ ሐማ፣ በአዳራሹ፣ ቆሞአል፣ አሉት፣ ንጉሡም፣ ይግባ፣ አለ።

፫፤ ሐማም፣ ገባ፣ ንጉሡም፣ ንጉሡ፣ ሊያከብረው፣ ለሚወድደው፣ ሰው፣ ምን፣ ይደረግላችሁ፣ አለው። ሐማም፣ በልሱ፣ ንጉሡ፣ ከእኔ፣ ይልቅ፣ ማንን፣ ያከብር፣ ዘንድ፣ ይወድዳል። አለ። ሐማም፣ ንጉሡን፣ እንዲህ፣ አለው። ንጉሡም፣ ያከብረው፣ ከንድ፣ ለሚወድደው፣ ሰው፣ እንዲህ፣ ይደረግ፣ ዘንድ፣ የለበሰው፣ የክብር፣ ልብስ፣ ንጉሡም፣ የተቀመጠበት፣ ፈረሰ፣ ይምጣለት፣ የንጉሡም፣ ውድ፣ በራሱ፣ ላይ፣ ይደረግ፣ ልብሱንም፣ ከንጉሡም፣ አዛውንት፣ በዋነኛው፣ እጅ፣ ያስረክቡት፣ ንጉሡም፣ ያከብረው፣ ዘንድ፣ የሚወድደውን፣ ሰው፣ ያልብሱት፣ በፈረሱም፣ ላይ፣ አስቀምጠው፣ በከተማይቱ፣ አደባባይ፣ ያሳልፋት፣ በፊቱም፣ ንጉሡም፣ ያከብረው፣ ዘንድ፣ ለሚወድደው፣ ሰው፣ እንዲህ፣ ይደረግላችሁ፣ ተብሎ፣ አዋጅ፣ ይነገር።

፬፤ ንጉሡም፣ ሐማን፣ ፍጠን፣ እንደ፣ ተናገርኸውም፣ ልብሱንና፣ ፈረሱን፣ ውሰድ፣ በንጉሡም፣ በር፣ ለሚቀመጠው፣ አይሁዳዊ፣ ስመርዶክቦስ፣ እንዲሁ፣ አድርግለት፣ ከተናገርኸውም፣ ሁሉ፣ ምንም፣ አይቅር፣ አለው። ሐማም፣ ልብሱንና፣ ፈረሱን፣ ወሰደ፣ መርዶክቦስንም፣ አለበሰው፣ በፈረሱም፣ ላይ፣ አስቀመጠው፣ በከተማይቱም፣ አደባባይ፣ በፊቱ፣ አሳሰፈው።

፭፤ በፊቱም፣ ንጉሡም፣ ያከብረው፣ ዘንድ፣ ለሚወድደው፣ ሰው፣ እንዲህ፣ ይደረግላችሁ፣ ብሎ፣ አዋጅ፣ ነገረ። መርዶክቦስም፣ ወደ፣ ንጉሡ፣ በር፣ ተመለሰ። ሐማ፣ ግን፣ አገዛኛና፣ ፊሱን፣ ተከናኝቦቸኩሉ፣ ወደ፣ ቤቱ፣ ሄደ። ሐማም፣ ለሚሰኩት፣ ለዘሳራና፣ ለወዳጆቹ፣ ሁሉ፣ ያገኘውን፣ ሁሉ፣ አጫወታቸው። ጥበባዎቹና፣ ሚስቱ፣ ዘሳራም፣ ሰፊቱ፣ መውደቅ፣ የጀ

መርሀለት ፡ መርዶክቶስ ፡ ከአይሁድ ፡ ወገን ፡ የሆነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ በፊቱ ፡ ፈጽሞ ፡ ትወድቃል ፡ ለሀ ፡ እንጂ ፡ አታሸንፈውም ፡ አሉት ። እነርሱም ፡ ቢናገሩት ፡ ሳሉ ፡ እነሆ ፡ የንጉሡ ፡ ጃን ደረቦች ፡ መጡ ። አስቲርም ፡ ወዳዘርጋጆችው ፡ ግብጥ ፡ ይመጣ ፡ ዘንድ ፡ ሐማን ፡ አስቸኩሉት ።

ምዕራፍ ፡ ፮ ።

ጳጳጸ ፡ ንጉሡና ፡ ሐማም ፡ ከንግሥቲቱ ፡ ከአስቲር ፡ ጋር ፡ ለመጠጣት ፡ መጡ ። በሁለተኛውም ፡ ቀን ፡ ንጉሡ ፡ በወይኑ ፡ ጠጅ ፡ ግብጥ ፡ ሳለ ፡ አስቲርን ፡ ንግሥቲቱን ፡ አስቲር ፡ ሆይ ፡ የምትለም ጃን ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ ይሰጥሻል ፡ የምትሺውስ ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ እስከ ፡ መንግሥቲ ፡ እኩሌታ ፡ እንኳ ፡ ቢሆን ፡ ይደረግልሽል ፡ አላት ። ንግሥቲቱም ፡ አስቲር ፡ መልሷ ፡ ንጉሥ ፡ ሆይ ፡ በአንተ ፡ ዘንድ ፡ ሞገስ ፡ አግኝቼ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ንጉሡንም ፡ ደስ ፡ ቢያሰኘው ፡ ሕይወቲ ፡ በላመናይ ፡ ሕዝቤም ፡ በመሻቲ ፡ የሰጠኝ ፡ እኔና ፡ ሕዝቤ ፡ ለመጥፋትና ፡ ለመገደል ፡ ለመደምሰስም ፡ ተሸጠናልና ። ባሪያዎች ፡ ልንሆን ፡ ተሸጠን ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ዝም ፡ በልሁ ፡ ነበር ፡ የሆነ ፡ ሆኖ ፡ ጠላቱ ፡ የንጉሡን ፡ ጉዳት ፡ ለማቅናት ፡ በልቻለም ። ነበር ፡ አለች ። ንጉሡም ፡ አርጤክስስ ፡ ንግሥቲቱን ፡ አስቲርን ፡ ይህን ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ በልቻለም ፡ የደረሰማን ፡ ይህን ፡ እርሱስ ፡ ወይት ፡ ነው ፡ ብሎ ፡ ተናገራት ። አስቲርም ፡ ያ ፡ ጠላትና ፡ በላጋሬ ፡ ሰው ፡ ክፍው ፡ ሐማ ፡ ነው ፡ አለች ። ሐማም ፡ በንጉሡና ፡ በንግሥቲቱ ፡ ፊት ፡ ደንገጠ ። ንጉሡም ፡ ተቀጥቶ ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ ከመጠጣቱ ፡ ተነሣ ፡ ወደ ፡ ንጉሡም ፡ ቤት ፡ አታክልት ፡ ውስጥ ፡ ሄደ ። ሐማም ፡ ከንጉሡ ፡ ዘንድ ፡ ክፍ ፡ ነገር ፡ እንደ ፡ ታሰበበት ፡ አይቆይም ፡ ከንግሥቲቱ ፡ ከአስቲር ፡ ሕይወቱን ፡ ይለም ፡ ዘንድ ፡ ቆመ ። ንጉሡም ፡ ከቤቱ ፡ አታክልት ፡ ወደ ፡ ወይን ፡ ጠጅ ፡ ግብጥ ፡ ስፍራ ፡ ተመለሰ ፡ ሐማም ፡ አስቲር ፡ በላችበት ፡ አልጋ ፡ ላይ ፡ ወድቆ ፡ ነበር ። ንጉሡም ፡ ደግሞ ፡ በቤቱ ፡ በእኔ ፡ ፊት ፡ ንግሥቲቱን ፡ ይጋብቃልን ፡ አለ ። ይህም ፡ ቃል ፡ ከንጉሡ ፡ አፍ ፡ በሐማ ፡ ጊዜ ፡ የሐማን ፡ ፊት ፡ ሸፈኑት ። በንጉሡም ፡ ፊት ፡ ክሉት ፡ ጃንደረቦች ፡ አንዱ ፡ ሐርቦና ፡ እነሆ ፡ ሐማ ፡ ለንጉሡ ፡ በጎ ፡ ለተናገረው ፡ ለመርዶክቶስ ፡ ያሠራው ፡ ርዝመቱ ፡ እምነ ፡ ከንድ ፡ የሆነው ፡ ግንድ ፡ በሐማ ፡ ቤት ፡ ተተክሎአል ፡ አለ ። ንጉሡም ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ስቀሉት ፡ አለ ። ሐማንም ፡ ለመርዶክቶስ ፡ በዘጋጀው ፡ ግንድ ፡ ላይ ፡ ስቀሉት ፡ በዚያም ፡ ጊዜ ፡ የንጉሡ ፡ ቀጣጣ ፡ በረደ ።

ምዕራፍ ፡ ፳ ።

ጳጳጸ በዚያም ፡ ቀን ፡ ንጉሡ ፡ አርጤክስስ ፡ የአይሁድን ፡ ጠላት ፡ የሐማን ፡ ቤት ፡ ለንግሥቲቱ ፡

ለአስቲር ፡ ሰጠ ። አስቲርም ፡ ለእርሱም ፡ ምን ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ነገራው ፡ ነበርና ፡ መርዶክቶስ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ፊት ፡ ገባ ። ንጉሡም ፡ ከሐማ ፡ ያወለቀውን ፡ ቀለበቱን ፡ አወጣ ። ለመርዶክቶስም ፡ ሰጠው ። አስቲርም ፡ በሐማ ፡ ቤት ፡ ላይ ፡ መርዶክቶስን ፡ ሾመች ።

አስቲርም ፡ እንደ ፡ ገና ፡ በንጉሡ ፡ ፊት ፡ ተናገረች ፡ በእግሩም ፡ ላይ ፡ ወድቃል ፡ እያለቀሰች ፡ የአጋጋዊውን ፡ የሐማን ፡ ክፍትና ፡ በአይሁድ ፡ ላይ ፡ የተተክሎለውን ፡ ተንኩል ፡ ይኸር ፡ ዘንድ ፡ ለመነታቸው ። ንጉሡም ፡ የወርቁን ፡ ዘንግ ፡ ለአስቲር ፡ ዘረጋላት ፡ አስቲርም ፡ ተነሥታ ፡ በንጉሡ ፡ ፊት ፡ ቆመችና ፡ ንጉሡን ፡ ደስ ፡ ቢያሰኘው ። በፊቱም ፡ ሞገስ ፡ አግኝቼ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ይህም ፡ ነገር ፡ በፊቱ ፡ ቀን ፡ ቢሆን ፡ እኔም ፡ በእርሱ ፡ ዘንድ ፡ ተወድጀ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አጋጋዊው ፡ የሐመዳቱ ፡ ልጅ ፡ ሐማ ፡ በንጉሡ ፡ አገር ፡ ሁሉ ፡ ያሉትን ፡ አይሁድ ፡ ለማጥፋት ፡ የጻፈው ፡ ተንኩል ፡ ይገለበጥ ፡ ዘንድ ፡ ይጻፍ ። እኔ ፡ በሕዝቤ ፡ ላይ ፡ የሚወርደውን ፡ ክፍ ፡ ነገር ፡ አይ ፡ ዘንድ ፡ እንደት ፡ እችላለሁ ፡ ወይስ ፡ የዘመዶቹን ፡ ጥፋት ፡ አይ ፡ ዘንድ ፡ እንደት ፡ እችላለሁ ፡ አለች ። ንጉሡም ፡ አርጤክስስ ፡ ንግሥቲቱን ፡ አስቲርን ፡ አይሁድን ፡ መርዶክቶስን ፡ እነሆ ፡ የሐማን ፡ ቤት ፡ ለአስቲር ፡ ሰጥቻለሁ ። እርሱም ፡ እጆቹን ፡ በአይሁድ ፡ ላይ ፡ ስለ ፡ ዘረጋ ፡ በግንድ ፡ ላይ ፡ ተሰቀለ ። በንጉሡ ፡ ስም ፡ የተጻፈና ፡ በንጉሡ ፡ ቀለበት ፡ የታተመ ፡ አይገለበጥምና ፡ እናንተ ፡ ደግሞ ፡ ደስ ፡ የሚያሰኝችሁን ፡ በንጉሡ ፡ ስም ፡ ስለ ፡ አይሁድ ፡ ጻፉ ። በንጉሡም ፡ ቀለበት ፡ አትሙ ፡ አላቸው ።

በዚያን ፡ ጊዜም ፡ ሂሳን ፡ በተባለው ፡ በመጀመሪያው ፡ ወር ፡ ከወሩም ፡ በሀያ ፡ ሦስተኛው ፡ ቀን ፡ የንጉሡ ፡ ጸሐፊዎች ፡ ተጠሩ ፡ መርዶክቶስም ፡ ስለ ፡ አይሁድ ፡ እንዳዘዘው ፡ ሁሉ ፡ ከሀንድ ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ድረስ ፡ በመቶ ፡ ሀያ ፡ ሰባቱ ፡ አገሮች ፡ ላሉ ፡ ሹምትና ፡ አለቆች ፡ አዛውንትም ፡ ለእያንዳንዱም ፡ አገር ፡ እንደ ፡ ጽሕፈቱ ፡ ለእያንዳንዱም ፡ ሕዝብ ፡ እንደ ፡ ቋንቋው ፡ ለአይሁድም ፡ እንደ ፡ ጽሕፈታቸውና ፡ እንደ ፡ ቋንቋቸው ፡ ተጻፈ ። በንጉሡም ፡ በአርጤክስስ ፡ ስም ፡ አስጻፈው ። በንጉሡም ፡ ቀለበት ፡ አሳተመው ፡ ደብዳቤውንም ፡ በንጉሡ ፡ ፈረሰ ፡ ቤት ፡ በተወለዱት ፡ ለንጉሡም ፡ አገልግሎት ፡ በተለዩ ፡ በፈጣን ፡ ፈረሰች ፡ በተቀመጡ ፡ መልእክተኞች ፡ እጅ ፡ ሰደደው ። በዚያም ፡ ደብዳቤ ፡ በከተሞቹ ፡ ሁሉ ፡ የሚኖሩት ፡ አይሁድ ፡ እንዲሰበሰቡ ፡ ለሕይወታቸውም ፡ እንዲቆሙ ። በጥል ፡ የሚነሡበቸውን ፡ የሕዝቡንና ፡ የአገሩን ፡ ሠራዊት ፡ ሁሉ ፡ ከሕዳናቶቻቸውና ፡ ከሌቆቻቸው ፡ ጋር ፡ እንዲያጠፋና ፡ እንዲገድሉ ፡ እንዲደመስሱም ፡ ምርክራቸውንም ፡ እንዲዘርፉ ፡ ንጉሡ ፡ ፈቀደላ

ጳጳጸ ፡ ቸው ። ይህም ፡ አዳር ፡ በሚባለው ፡ በአሥራ ፡ ሁለተኛው ፡ ወር ፡ በአሥራ ፡ ሦስተኛው ፡ ቀን ፡ የንጉሡ ፡ በአርጤክስስ ፡ አገሮች ፡ ሁሉ ፡ በአገድ ፡ ቀን ፡ እንዲሆን ፡ ነው ።

ጳጳጸ አይሁድም ፡ ጠላቶቻቸውን ፡ እንዲበቀሉ ፡ በዚያም ፡ ቀን ፡ ይዘጋጁ ፡ ዘንድ ፡ የብዳቤው ፡ ቅጅ ፡ በየአገሩ ፡ ላሉ ፡ አሕዛብ ፡ ሁሉ ፡ ታወጀ ። ለንጉሡ ፡ አገልግሎት ፡ በተለዩ ፡ በፈጣን ፡ ፈረሰች ፡ የተቀመጡት ፡ መልእክተኞች ፡ በንጉሡ ፡ ትእዛዝ ፡ ተርበትብተውና ፡ ቸተሰው ፡ ወጡ ፡ አዋጁም ፡ በሱሳ ፡ ግንብ ፡ ተነገረ ።

ጳጳጸ መርዶክቶስም ፡ በሰማያዊና ፡ በነጭ ፡ ሐር ፡ የተሠራውን ፡ የንጉሡን ፡ የክብር ፡ ልብስ ፡ ለብሰ ፡ ታላቅም ፡ የወርቅ ፡ አክሊል ፡ ደፍሶ ፡ ከጥሩ ፡ በፍታና ፡ ከሐምራዊ ፡ ግምገማ ፡ የተሠራ ፡ መጉናጻፊያ ፡ ተጉናጽፎ ፡ ከንጉሡ ፡ ፊት ፡ ወጣ ፡ የሱሳም ፡ ከተማ ፡ ደስ ፡ አላት ፡ እልልም ፡ አለች ። ለአይሁድም ፡ በርሃንና ፡ ደስታ ፡ ተደላ ፡ ላና ፡ ክብርም ፡ ሆነ ። የንጉሡም ፡ ትእዛዝና ፡ አዋጅ ፡ በደረሰበት ፡ አገርና ፡ ከተማ ፡ ሁሉ ፡ ለአይሁድ ፡ ደስታና ፡ ተደላ ፡ የግብጥም ፡ ቀን ፡ መልካምም ፡ ቀን ፡ ሆነ ። አይሁድንም ፡ መፍራት ፡ ስለ ፡ ወደቀባቸው ፡ ከምድር ፡ አሕዛብ ፡ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ አይሁድ ፡ ሆኑ ።

ምዕራፍ ፡ ፱ ።

ጳጳጸ አዳር ፡ በሚባለውም ፡ በአሥራ ፡ ሁለተኛው ፡ ወር ፡ ከወሩም ፡ በአሥራ ፡ ሦስተኛው ፡ ቀን ፡ የንጉሡ ፡ ትእዛዝና ፡ አዋጅ ፡ ሲፈጸምበት ፡ በነበረው ፡ ቀን ፡ የአይሁድ ፡ ጠላቶች ፡ ለሠለጥኑበቸው ፡ በነበረው ፡ ቀን ፡ አይሁድ ፡ በጠላቶቻቸው ፡ ላይ ፡ እንዲሠለጥኑ ፡ ነገር ፡ ተገለበጠ ። አይሁድም ፡ ክፍታቸውን ፡ በሚኾት ፡ ሰዎች ፡ ላይ ፡ እጃቸውን ፡ ይዘረጉ ፡ ዘንድ ፡ በንጉሡ ፡ በአርጤክስስ ፡ አገሮች ፡ ሁሉ ፡ በነበሩ ፡ ከተሞቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ተሰበሰቡ ፡ እነርሱንም ፡ መፍራት ፡ በአሕዛብ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ወድቆ ፡ ነበርና ፡ እነርሱን ፡ የሚቃወም ፡ ሰው ፡ አልነበረም ።

ጳጳጸ መርዶክቶስ ፡ መፍራት ፡ በላያቸው ፡ ስለ ፡ ወደቀ ፡ በየአገሩ ፡ የነበሩ ፡ አዛውንትና ፡ ሹማዎቶች ፡ አለቆችም ፡ የንጉሡንም ፡ ሥራ ፡ የሚሠሩት ፡ ሁሉ ፡ አይሁድን ፡ አገዙ ። ያ ፡ ሰው ፡ መርዶክቶስ ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ እያለ ፡ ስለ ፡ ሄደ ፡ በንጉሡ ፡ ቤት ፡ ታላቅ ፡ ሆኖ ፡ ነበርና ፡ የመርዶክቶስም ፡ ዝና ፡ በየአገሩ ፡ ሁሉ ፡ ተሰምቶ ፡ ነበርና ። አይሁድም ፡ ጠላቶቻቸውን ፡ ሁሉ ፡ በሰይፍ ፡ እየመቱ ፡ ገደሉአቸው ፡ አጠፋአቸውም ፡ በሚጠሉአቸውም ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ ወደዱ ፡ አደረጉባቸው ። አይሁድም ፡ በሱሳ ፡ ግንብ ፡ አምስት ፡ መቶ ፡ ያህል ፡ ሰዎች ፡ ገደሉ ፡ አጠፋም ። ፈርሰኔስ ፡ ያልፎን ፡ ፋሲጋ ፡ ፋሪኒካ ፡ ፊርያ ፡ ሰርባካ ፡ መርመራ ፡ ፋሩቶስ ፡ አርሳቶስ ፡ ዛቡታቶስ ፡ የሚባሉትን ፡ የሐመዳቱን ፡ ልጅ ፡ የአይሁድን ፡ ጠላት ፡ አሥሩን ፡ የሐማን ፡

ልጆች ፡ ገደሉ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ብዝሃዛው ፡ እጃቸውን ፡ አልዘረጉም ።

በዚያም ፡ ቀን ፡ በሱሳ ፡ ግንብ ፡ የተገደሉት ፡ ሰዎች ፡ ቀጥሮ ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ መጣ ። ንጉሡም ፡ ንግሥቲቱን ፡ አስቲርን ፡ አይሁድ ፡ በሱሳ ፡ ግንብ ፡ አምስት ፡ መቶ ፡ ሰዎችንና ፡ አሥሩን ፡ የሐማ ፡ ልጆች ፡ ገደሉ ፡ አጠፋአቸውም ፡ በቀሩትስ ፡ በንጉሡ ፡ አገሮች ፡ እንደት ፡ አድርገው ፡ ይሆን ፡ አሁንስ ፡ ለመናኸ ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ ይሰጥሻል ፡ ሌላስ ፡ የምትሺው ፡ ምንድር ፡ ነው ፡ ያደረጋል ፡ አላት ። አስቲርም ፡ ንጉሡን ፡ ደስ ፡ ቢያሰኘው ፡ በሱሳ ፡ የሚኖሩ ፡ አይሁድ ፡ ዛሬ ፡ እንደ ፡ ተደረገው ፡ ትእዛዝ ፡ እን ፡ ደግሞ ፡ ያድርጉ ፡ አሥሩም ፡ የሐማ ፡ ልጆች ፡ በግንድ ፡ ላይ ፡ ይሰቀሉ ፡ አለች ። ንጉሡም ፡ ይህ ፡ ይደረግ ፡ ዘንድ ፡ አዘዘ ፡ አዋጅም ፡ በሱሳ ፡ ተነገረ ፡ አሥሩንም ፡ የሐማን ፡ ልጆች ፡ ስቀሉ ። በሱሳም ፡ የነበሩ ፡ አይሁድ ፡ አዳር ፡ በሚባለው ፡ ወር ፡ በአሥራ ፡ አራተኛው ፡ ቀን ፡ ደግሞ ፡ ተሰብስበው ፡ በሱሳ ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ያህል ፡ ሰዎች ፡ ገደሉ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ብዝሃዛው ፡ እጃቸውን ፡ አልዘረጉም ።

የቀሩትም ፡ በንጉሡ ፡ አገር ፡ ያሉ ፡ አይሁድ ፡ ተሰብስበው ፡ ለሕይወታቸው ፡ ቆሙ ። ከጠላቶቻቸውም ፡ ዐረፉ ፡ ከሚጠሉአቸውም ፡ ሰባ ፡ አምስት ፡ ሺህ ፡ ገደሉ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ወደ ፡ ብዝሃዛው ፡ እጃቸውን ፡ አልዘረጉም ። አዳር ፡ በሚባለው ፡ ወር ፡ በአሥራ ፡ ሦስተኛው ፡ ቀን ፡ ይህ ፡ ተደረገ ፡ በአሥራ ፡ አራተኛውም ፡ ቀን ፡ በሀረፉ ፡ የግብጥና ፡ የደስታም ፡ ቀን ፡ አደረጉ ። በሱሳ ፡ የነበሩት ፡ አይሁድ ፡ ግን ፡ በአሥራ ፡ ሦስተኛውና ፡ በአሥራ ፡ አራተኛው ፡ ቀን ፡ ተሰበሰቡ ፡ በአሥራ ፡ አምስተኛውም ፡ ቀን ፡ ዐረፉ ። የመጠጥና ፡ የደስታም ፡ ቀን ፡ አደረጉት ። ስለዚህም ፡ በመንደሮችና ፡ በልተመሸጉ ፡ ከተሞች ፡ የሚኖሩ ፡ አይሁድ ፡ አዳር ፡ በሚባለው ፡ ወር ፡ አሥራ ፡ አራተኛውን ፡ ቀን ፡ የደስታና ፡ የመጠጥ ፡ የመልካምም ፡ ቀን ፡ እርስ ፡ በርሳቸውም ፡ ስጦታ ፡ የሚሰጡበት ፡ ቀን ፡ ያደርጉታል ።

መርዶክቶስም ፡ ይህን ፡ ነገር ፡ ጻፈ ። በንጉሡም ፡ በአርጤክስስ ፡ አገሮች ፡ ሁሉ ፡ በቅርብና ፡ በሩቅ ፡ ወዳሉት ፡ አይሁድ ፡ ሁሉ ፡ ደብዳቤዎችን ፡ ላከ ። በየዓመቱም ፡ አዳር ፡ በሚባለው ፡ ወር ፡ አሥራ ፡ አራተኛውና ፡ አሥራ ፡ አምስተኛው ፡ ቀን ፡ አይሁድ ፡ ከጠላቶቻቸው ፡ ዕረፍትን ፡ የንጉሡን ፡ ቀን ፡ ወሩም ፡ ከዝንድ ፡ ወደ ፡ ደስታ ፡ ከልቆሰም ፡ ወደ ፡ መልካም ፡ ቀን ፡ የተለወጠበት ፡ ወር ፡ ሆኖ ፡ ይጠብቁት ፡ ከንድ ፡ የግብጥና ፡ የደስታም ፡ ቀን ፡ እርስ ፡ በርሳቸውም ፡ ስጦታ ፡ የሚሰጡበት ፡ ለድሆች ፡ ስጦታ ፡ የሚሰጡበት ፡ ቀን ፡ ያደርጉት ፡ ዘንድ ፡ አዘዛቸው ። አይሁድም ፡ ለመሥራት ፡

፩። የጀመሩትን ፡ መርዶክዮስም ፡ የጻፈላቸውን ፡ ያደርጉ ፡ ዘንድ ፡ ተቀበሉት ፡ እጋጋዊው ፡ የሐ መዳቱ ፡ ልጅ ፡ የአይሁድ ፡ ሁሉ ፡ ጠላት ፡ ነጣጥ ፡ አይሁድን ፡ ያጠፋ ፡ ዘንድ ፡ ተተንኮሉ ፡ ነበር ፡ ሊደመስላቸውና ፡ ሊያጠፋቸውም ፡ ፋር ፡ የሚ በል ፡ ፅጣ ፡ ጥሎ ፡ ነበር ። አስቴርም ፡ ወደ ፡ ንጉሡ ፡ ፊት ፡ በገባች ፡ ጊዜ ፡ በአይሁድ ፡ ላይ ፡ የተተነኩለው ፡ ክፉ ፡ ተንኮል ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ እንዲመለስ ፡ እርሱና ፡ ልጆቹም ፡ በግንድ ፡ ላይ ፡ እንዲሰቀሉ ፡ በደብዳቤው ፡ አዘዘ ።

፪። ስለዚህም ፡ እነዚህ ፡ ቀኖች ፡ እንደ ፡ ፋር ፡ ስም ፡ ፋሪም ፡ ተባሉ ። በዚህም ፡ ደብዳቤ ፡ ስለ ፡ ተጻፈው ፡ ቃል ፡ ሁሉ ፡ ስላዩትና ፡ ስላገ ፡ ጥቅም ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ አይሁድ ፡ እነዚህን ፡ ሁለት ፡ ቀኖች ፡ እንደ ፡ ጽሕፈቱና ፡ እንደ ፡ ጊዜው ፡ በየገመቱ ፡ ይጠብቁ ፡ ዘንድ ፡ እነዚህ ፡ ሁለት ፡ ቀኖች ፡ በየትውልዳቸውና ፡ በየወገናቸው ፡ በየአገራቸውም ፡ በየተገማቸውም ፡ የታሰቡና ፡ የተከበሩ ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ ፡ እነዚህም ፡ የፋሪም ፡ ቀኖች ፡ በአይሁድ ፡ ዘንድ ፡ እንዳይረሩ ፡ መታሰባቸውም ፡ በዘራቸው ፡ እንዳይቁ ረጥ ፡ በራሳቸውና ፡ በዘራቸው ፡ ወደ ፡ እነርሱም ፡ በተጠጉት ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ እንዳይቀር ፡ ሥርዓት ፡ አድርገው ፡ ተቀበሉ ።

፫። የአቤካኢልም ፡ ልጅ ፡ ንግሥቱ ፡ አስቴርና ፡ አይሁዳዊው ፡ መርዶክዮስ ፡ ይህንን ፡ ስለ ፡

ፋሪም ፡ የምትናገረውን ፡ ሁለተኛዬቱን ፡ ደብዳቤ ፡ በሥልጣናቸው ፡ ሁሉ ፡ ያጸኑለት ፡ ዘንድ ፡ ጻፉ ። ደብዳቤዎቹንም ፡ በአርጤክስስ ፡ መንግሥት ፡ በመቶ ፡ ሆያ ፡ ሰባቱ ፡ አገሮች ፡ ወዳሉ ፡ አይሁድ ፡ ሁሉ ፡ በሰላምና ፡ በእውነት ፡ ቃል ፡ ላኩ ። እነዚህንም ፡ የፋሪም ፡ ቀኖች ፡ አይሁዳዊው ፡ መርዶክዮስና ፡ ንግሥቱ ፡ አስቴር ፡ እንዳዘዙ ፡ ለራሳቸውና ፡ ለዘራቸውም ፡ የጸጣቸውንና ፡ የልቅሰላቸውን ፡ ነገር ፡ ለማክበር ፡ እንደ ፡ ተቀበሉ ፡ በየጊዜያቸው ፡ ያጸኑ ፡ ዘንድ ፡ ጻፉ ። የአስቴርም ፡ ትእዛዝ ፡ ይህን ፡ የፋሪምን ፡ ነገር ፡ አጻና ፡ በመጽሐፍም ፡ ተጻፈ ።

ምዕራፍ ፡ ፲ ።

ንጉሡም ፡ አርጤክስስ ፡ በምድርና ፡ በባሕር ፡ ደሴቶች ፡ ላይ ፡ ግብር ፡ ጣለ ። የኃይሉና ፡ የብርታቱም ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ ንጉሡም ፡ እስከ ፡ ምን ፡ ድረስ ፡ እንዳከበረው ፡ የመርዶክዮስ ፡ ክብር ፡ ታላቅነት ፡ በሚደንና ፡ በፋርስ ፡ ነገሥታት ፡ ታሪክ ፡ መጽሐፍ ፡ የተጻፈ ፡ አይደለምን ፡ አይሁዳዊውም ፡ መርዶክዮስ ፡ ለንጉሡ ፡ ለአርጤክስስ ፡ በማዕርግ ፡ ሁለተኛ ፡ ነበር ፡ በአይሁድም ፡ ዘንድ ፡ የከበረ ፡ በብዙ ፡ ወንድማችም ፡ ዘንድ ፡ የተወደደ ፡ ለሕዝቡም ፡ መልካምን ፡ የፈለገ ፡ ለዘናም ፡ ሁሉ ፡ በደጎና ፡ የተናገረ ፡ ነበር ።

፩። ያሱ ፡ በሚበል ፡ አገር ፡ ስሙ ፡ ኢዮብ ፡ የተባለ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ነበረ ፡ ያም ፡ ሰው ፡ ፍጹምና ፡ ቅን ፡ እግዚአብሔርንም ፡ የሚፈራ ፡ ከከፋትም ፡ የራቀ ፡ ነበረ ፡ ሰባትም ፡ ወንዶች ፡ ሦስትም ፡ ሴቶች ፡ ልጆች ፡ ተወልደውለት ፡ ነበር ። ሀብቱም ፡ ሰባት ፡ ሺህ ፡ በጎች ፡ ሦስት ፡ ሺህም ፡ ግመሎች ፡ አምስት ፡ መቶም ፡ ጥማድ ፡ በሬ ፡ አምስት ፡ መቶም ፡ እንስት ፡ አሁኖች ፡ ነበረ ። እጅግ ፡ ብዙም ፡ በሪያዎች ፡ ነበሩት ፡ ያም ፡ ሰው ፡ በምሥራቅ ፡ ከሉ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ይልቅ ፡ ታላቅ ፡ ነበረ ። ወንዶች ፡ ልጆቹም ፡ ሄደው ፡ በየተራ ፡ በያንዳንዳቸው ፡ ቤት ፡ ግብግ፡ ያደርጉ ፡ ነበር ፡ ሦስቱ ፡ እንቶቸውም ፡ ከእነርሱ ፡ ጋር ፡ ይበሉና ፡ ይጠጡ ፡ ዘንድ ፡ እነ

መ ጽ ሐ ፈ ፡ ለ ስ ቴ ር ።

ምዕራፍ ፡ ፩ ።

፩። ርሱ ፡ ልከው ፡ ይጠሩለቸው ፡ ነበር ። የግብግውም ፡ ቀኖች ፡ በላፍ ፡ ጊዜ ፡ ኢዮብ ፡ ምናልባት ፡ ልጆቹ ፡ በደለው ፡ እግዚአብሔርንም ፡ በልባቸው ፡ ሰድዘው ፡ ይሆናል ፡ ብሎ ፡ ይልክና ፡ ይቀድሳቸው ፡ ነበር ፡ ኢዮብም ፡ ግልጽ ፡ ተነሣ ፡ አንድ ፡ ቀጥሎቸውም ፡ ሁሉ ፡ የሚቃጠል ፡ መሥዋዕት ፡ አቀረበ ። እንዲሁ ፡ ኢዮብ ፡ ሁልጊዜ ፡ ያደርግ ፡ ነበር ።

፪። ከዕለታት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ እንዲህ ፡ ሆነ ፡ የአምላክ ፡ ልጆች ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ለመቆም ፡ መጡ ፡ ሰዶጣንም ፡ ደግሞ ፡ በመካከላቸው ፡ መጣ ። እግዚአብሔርም ፡ ሰዶጣንን ፡ ከወደት ፡ መጣህ? አለው ። ሰዶጣን ፡ ምድርን ፡ ሁሉ ፡ ዘርሁለት ፡ በእርስዎም ፡ ተመላለሁ ፡ ብሎ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መለሰ ። እግዚአብሔርም ፡ ሰዶጣንን ፡ በውኑ ፡ በሪያዮን ፡ ኢዮ

ብን ፡ ተመለከትኸውን? በምድር ፡ ላይ ፡ እንደ ፡ እርሱ ፡ ፍጹምና ፡ ቅን ፡ እግዚአብሔርንም ፡ የሚፈራ ፡ ከከፋትም ፡ የራቀ ፡ ሰው ፡ የለም ፡ አለው ። ሰዶጣንም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ ብሎ ፡ መለሰለት ፡ በውኑ ፡ ኢዮብ ፡ እግዚአብሔርን ፡ የሚፈራ ፡ በከፋት ፡ ሃውን? እርሱንና ፡ ቤቱን ፡ በዙሪያውም ፡ ያሉትን ፡ ሁሉ ፡ አልጠርሁለትምን? የሌሌን ፡ ሥራ ፡ በርከህላታል ። ከብቱም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በገባቱል ። ነገር ፡ ግን ፡ እጅህን ፡ ዘርግተህ ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ ዳብስ ፡ በእውነት ፡ በሬትህ ፡ ይሰድብሃል ። እግዚአብሔርም ፡ ሰዶጣንን ፡ እነሆ ፡ ለእርሱ ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ በእጅህ ፡ ነው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ እጅህን ፡ አትዘርጋ ፡ አለው ። ሰዶጣንም ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ መጣ ።

አንድ ፡ ቀንም ፡ እንዲህ ፡ ሆነ ፡ የኢዮብ ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ልጆች ፡ በታላቅ ፡ ወንድማቸው ፡ ቤት ፡ ይበሉና ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ ይጠጡ ፡ ነበር ። መልክተኛም ፡ ወደኢዮብ መጥቶ ፡ በሬዎች ፡ እርሻ ፡ ያርሱ ፡ በአወገባቸውም ፡ አሁኖች ፡ ይሰማሩ ፡ ነበር ። የሳባም ፡ ሰዎች ፡ እደጋ ፡ ጣሉ ፡ መሰዳኢቸውም ፡ ብላቱኖቹንም ፡ በሰይፍ ፡ ስለት ፡ ገደሉ ፡ እኔም ፡ እነግርሁ ፡ ዘንድ ፡ ብቻ ፡ ይን ፡ አመለጥሁ ፡ አለው ። እርሱም ፡ ገና ፡ ሳናገር ፡ ሌላ ፡ መጥቶ ፡ የእግዚአብሔር ፡ እሳት ፡ ከሰማይ ፡ ወደቀች ፡ በጎቹንም ፡ አቃጠለች ፡ ጠባቂዎችንም ፡ በላች ፡ እኔም ፡ እነግርሁ ፡ ዘንድ ፡ ብቻዬን ፡ አመለጥሁ ፡ አለው ። እርሱም ፡ ገና ፡ ሲናገር ፡ ሌላ ፡ መጥቶ ፡ ከአዳውያን ፡ በሦስት ፡ ረድፍ ፡ ተከፋለው ፡ በግመሎች ፡ ላይ ፡ እደጋ ፡ ጣሉ ፡ መሰዳኢቸውም ፡ ብላቱኖቹንም ፡ በሰይፍ ፡ ስለት ፡ ገደሉ ፡ እኔም ፡ እነግርሁ ፡ ዘንድ ፡ ብቻዬን ፡ አመለጥሁ ፡ አለው ። እርሱም ፡ ገና ፡ ሲናገር ፡ ሌላ ፡ መጥቶ ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ልጆችህ ፡ በታላቅ ፡ ወንድማቸው ፡ ቤት ፡ ይበሉና ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ ይጠጡ ፡ ነበር ። እነሆም ፡ ሀውሉ ፡ ነፋስ ፡ ከምድረ ፡ በዳ ፡ መጥቶ ፡ የቤቱን ፡ አራቱን ፡ ማዕከን ፡ መታው ፡ በብላቱኖቹም ፡ ላይ ፡ ወደቀ ፡ ሞቱም ፡ እኔም ፡ እነግርሁ ፡ ዘንድ ፡ ብቻዬን ፡ አመለጥሁ ፡ አለው ። ኢዮብም ፡ ተነሣ ፡ መገናኛደያውንም ፡ ቀደደ ፡ ራሱንም ፡ ተላጪ ። በምድርም ፡ ላይ ፡ ተደፋቶ ፡ ሰገደ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡ ራቁቱን ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ጠጥቶ ፡ ራቁቱንም ፡ ወደዚያ ፡ አመለሰሁ ። እግዚአብሔር ፡ ሰጠ ። እግዚአብሔርም ፡ ነሣ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ የተባረከ ፡ ይሁን ። በዚህ ፡ ሁሉ ፡ ኢዮብ ፡ አልበደለም ። ለእግዚአብሔርም ፡ ሰንፍናን ፡ አልሰጠም ።

ምዕራፍ ፡ ፪ ።

ከዕለታት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ እንዲህ ፡ ሆነ ፡ የአምላክ ፡ ልጆች ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ለመቆም ፡ መጡ ። ሰዶጣን ፡ ደግሞ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ ለመቆም ፡ በመካከላቸው ፡ መጣ ።

እግዚአብሔርም ፡ ሰዶጣንን ፡ ከወደት ፡ መጣህ? አለው ። ሰዶጣንም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ዘርሁ ፡ በእርስዎም ፡ ተመላለሁ ፡ ብሎ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ መለሰ ። እግዚአብሔርም ፡ ሰዶጣንን ፡ በውኑ ፡ በሪያዮን ፡ ኢዮብን ፡ ተመለከትኸውን? በምድር ፡ ላይ ፡ አንድ ፡ ቀንም ፡ እንዲህ ፡ ሆነ ፡ የኢዮብ ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ልጆች ፡ በታላቅ ፡ ወንድማቸው ፡ ቤት ፡ ይበሉና ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ ይጠጡ ፡ ነበር ። መልክተኛም ፡ ወደኢዮብ መጥቶ ፡ በሬዎች ፡ እርሻ ፡ ያርሱ ፡ በአወገባቸውም ፡ አሁኖች ፡ ይሰማሩ ፡ ነበር ። የሳባም ፡ ሰዎች ፡ እደጋ ፡ ጣሉ ፡ መሰዳኢቸውም ፡ ብላቱኖቹንም ፡ በሰይፍ ፡ ስለት ፡ ገደሉ ፡ እኔም ፡ እነግርሁ ፡ ዘንድ ፡ ብቻዬን ፡ አመለጥሁ ፡ አለው ። እርሱም ፡ ገና ፡ ሳናገር ፡ ሌላ ፡ መጥቶ ፡ የእግዚአብሔር ፡ እሳት ፡ ከሰማይ ፡ ወደቀች ፡ በጎቹንም ፡ አቃጠለች ፡ ጠባቂዎችንም ፡ በላች ፡ እኔም ፡ እነግርሁ ፡ ዘንድ ፡ ብቻዬን ፡ አመለጥሁ ፡ አለው ። እርሱም ፡ ገና ፡ ሲናገር ፡ ሌላ ፡ መጥቶ ፡ ከአዳውያን ፡ በሦስት ፡ ረድፍ ፡ ተከፋለው ፡ በግመሎች ፡ ላይ ፡ እደጋ ፡ ጣሉ ፡ መሰዳኢቸውም ፡ ብላቱኖቹንም ፡ በሰይፍ ፡ ስለት ፡ ገደሉ ፡ እኔም ፡ እነግርሁ ፡ ዘንድ ፡ ብቻዬን ፡ አመለጥሁ ፡ አለው ። እርሱም ፡ ገና ፡ ሲናገር ፡ ሌላ ፡ መጥቶ ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ልጆችህ ፡ በታላቅ ፡ ወንድማቸው ፡ ቤት ፡ ይበሉና ፡ የወይን ፡ ጠጅ ፡ ይጠጡ ፡ ነበር ። እነሆም ፡ ሀውሉ ፡ ነፋስ ፡ ከምድረ ፡ በዳ ፡ መጥቶ ፡ የቤቱን ፡ አራቱን ፡ ማዕከን ፡ መታው ፡ በብላቱኖቹም ፡ ላይ ፡ ወደቀ ፡ ሞቱም ፡ እኔም ፡ እነግርሁ ፡ ዘንድ ፡ ብቻዬን ፡ አመለጥሁ ፡ አለው ። ኢዮብም ፡ ተነሣ ፡ መገናኛደያውንም ፡ ቀደደ ፡ ራሱንም ፡ ተላጪ ። በምድርም ፡ ላይ ፡ ተደፋቶ ፡ ሰገደ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡ ራቁቱን ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ጠጥቶ ፡ ራቁቱንም ፡ ወደዚያ ፡ አመለሰሁ ። እግዚአብሔር ፡ ሰጠ ። እግዚአብሔርም ፡ ነሣ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ስም ፡ የተባረከ ፡ ይሁን ። በዚህ ፡ ሁሉ ፡ ኢዮብ ፡ አልበደለም ። ለእግዚአብሔርም ፡ ሰንፍናን ፡ አልሰጠም ።

ሦስቱም ፡ የኢዮብ ፡ ወንዶች ፡ ይህን ፡ የደረሰበትን ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ሰምተው ፡ ከየአገራቸው ፡ መጡ ፡ እነርሱም ፡ ቴማናዊው ፡ ኤልፋክ ፡ ሹብዊው ፡ በልዳዶስ ፡ ነዕማታዊው ፡ ሰፋር ፡ ነበሩ ። እነርሱም ፡ ደገሃትላትና ፡ ሊያጽናት ፡ በእንደነት ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ ለመምጣት ፡

፩።
፪።
፫።
፬።
፭።
፮።
፯።
፰።
፱።
፲፩።
፲፪።